

アムハラ語研修テキスト 1

アムハラ語会話

基本テキスト

中野 暁雄 編
ティラフン・テゲン

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所
1995

የአማርኛ : ንግግር : መግሪያ

የመጀመሪያ : መጽሐፍ

አዘጋጅ :

ናካኖ : አኪአ

እና

ጥላሁን : ተገኝ

ቀኪዮ : የውጭ : ቋንቋዎች : ዩኒቨርሲቲ

የእስያ : እና : የአፍሪካ : ቋንቋና :

ባሕል : ጥናት : ኢንስቲቲዩት

1995 እ. ኤ. አ.

アムハラ語会話

基本テキスト

中野 暁雄
テイラフン・テゲン 編

1 - 0.	ክፍል : ውስጥ : ሰላምታና : ንግግር	1
1 - 1.	አይሮፕላን : ማረፊያ (1)	3
1 - 2.	ሰአይሮፕላን : ማረፊያ (2)	6
1 - 3.	በመኪና : ጉዞ	10
1 - 4.	ሆቴል (1)	14
1 - 5.	ሆቴል (2)	18
1 - 6.	የመጀመሪያው : ጥዋት	21
1 - 7.	ሬስቶራንት : ውስጥ	24
1 - 8.	የምግብ : መሸጫ : ሥፍራ	29
1 - 9.	የልብስ : ሱቅ : ውስጥ	34
1 - 10.	የመጻሕፍት : መደብር : ውስጥ	38
1 - 11.	የሕመም : ስሜት	41
1 - 12.	ግብዣ	45
1 - 13.	የክብደት : ቤት (1)	49
1 - 14.	የክብደት : ቤት (2)	54
1 - 15.	የክብደት : ቤት (3)	57
1 - 16.	የማሳኔ : ቤተሰብ	58
1 - 17.	ባንክ	59
1 - 18.	ፖስታ : ቤት	60

1 - 19.	የልብስ : ንጽህና : መስጫ	61
1 - 20.	የቤት : ኪራይ	62
1 - 21.	የጸጉር : ስተካካይ : ሉቅ	63
1 - 22.	የሕክምና : ክሊኒክ	65
1 - 23.	የጥርስ : ሐኪም	67
1 - 24.	የጻንስ : ምሽት	68
1 - 25.	ወደ : ሐረር : ጉዞ	69
1 - 26.	በመርካቶ : ገቢ (1)	71
1 - 27.	በመርካቶ : ገቢ (2)	72
1 - 28.	በመርካቶ : ገቢ (3)	73
1 - 29.	ቅዳሴ	74
1 - 30.	የክረስትና : ሥርዓት	76
2 - 1.	የቁርስ : ሰዓት	80
2 - 2.	ቤት : ውስጥ	81
2 - 3.	የቤት : ሠራተኛ	82
2 - 4.	የጉረብዮች : ጭውውት	83
2 - 5.	የጓደኛዎች : ጭውውት	84
2 - 6.	የጽዳት : ሠራተኛና : የሕንፃ : ባለቤት	86
2 - 7.	የቦጋ : የዕረፍት : ጊዜ	88

2 - 8.	የትምህርት : ቤት : ልጃገረዶች	89
2 - 9.	ሁለት : ወጣቶች	90
2 - 10.	ሕመምተኛ : ጥዩኃ	91
2 - 11.	አንዳንድ : መዝናኛዎች	93
2 - 12.	ከሥራ : በኋላ	94
2 - 13.	የገቢዎች : ጭኑኑ	95
2 - 14.	የእራት : ሰዓት	96
2 - 15.	የመስቀል : በዓል	97
2 - 16.	የአርባ : ቀን : መታሰቢያ	99
2 - 17.	የጋብቻ : ውል	100
2 - 18.	የትምህርት : ቤት : ሪፖርት : ካርድ	101
2 - 19.	የሥራ : ጉዞ	102
2 - 20.	እናትና : ልጅ	103
3 - 1.	ቡና	105
3 - 2.	እንጅራና : ዳቦ	107
3 - 3.	የኢትዮጵያ : ባህላዊ : መጠጦች	108
3 - 4.	የጃፓን : ቤተ : ሰብ	110
3 - 5.	የሀገር : ልብሰቶች	111
3 - 6.	የጃፓን : መኖሪያ	112

3 - 7.	የገጠር : መኖሪያ	113
3 - 8.	የኢትዮጵያ : የትምህርት : ሁኔታ	114
3 - 9.	ጋብቻ	116
3 - 10.	የጃፓን : ምግቦች	117
3 - 11.	የጃፓን : መጠጠኞች	118
3 - 12.	የጃፓን : የገጠር : ኑሮ	119
3 - 13.	የቀብር : ሥነሥርዓት	120
3 - 14.	የኢትዮጵያ : የቀብር : ሥነሥርዓት	121
3 - 15.	የጃፓን : ቤቶች	123
3 - 16.	የጃፓን : የዕረፍት : ጊዜ	125

いくつかの挨拶

1 - 0. ክፍል : ውስጥ : ሰላምታና : ንግግር

(1)

- 1 አ. ጤና : ይስጥልኝ ::
teṇa yəsɿəlləññ.
- 2 ተ. ጤና : ይስጥልኝ ፣ መምህር ::
mämhər

(2)

- 1 አ. እንደምን : አደራችሁ ::
əndämən addäraččəhu
- 2 ተ. ደህና ፣ እንደምን : አደራ ::
dəhna əndämən addäru

(3)

- 1 አ. አቶ : ዮሐን : (ኮኖ) !
ato Yohei
- 2 ዮ. አቤት ::
abet
- 3 አ. ውይዘሪት : ታካኮ (ዶኪ) !
wäyzärit Takako
- 4 ታ. እመት ::
əmmät
- 5 አ. ወይዘሮ : ማሳኮ (ሙራያማ) !
wäyzäro Masako
- 6 ማ. እመት ::
əmmät

(4)

- 1 ይቅርታ ፣ ስምዎ : ማን : ነው ?
yəkərta səmwo man näw
- 2 ስሜ : --- : ነው ::
säme näw

(5)

- 1 እርሳቸው : --- : ናቸው ::
ərsaččäw naččäw
- 2 ጤና : ይስጥልኝ ::
teṇa yəsɿəlləññ
- 3 ጤና : ይስጥልኝ ::
teṇa yəsɿəlləññ

(6)

- 1 ሥራዎ : ምንድን : ነው ?
sərawo mändən näw
- 2 የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነኝ ::
yä-yunivärsiti tämari näññ

(7)

- 1 ቤትዎ : የት : ነው ?
betwo yät näw
- 2 ቡ-Tokyo ከተማ : Shinjuku : ነው ::
bä kätäma näw
የእርስዎስ ?
yä-ərswo-ss
- 3 ቤቴ : ቡ-Kyoto ከተማ : Gion : ነው ::
bete bä kätäma näw

(8)

- 1 ወይዘሪት : --- : ቤትሽ : የት : ነው ?
wäyärıt betwo yät näw
- 2 Kawasaki : ነው :: ትንሽ : ሩቅ : ነው ::
jənnəš ruḳ
- 3 አቶ : --- : ቤትህ : ሩቅ : ነው : ወይስ : ቅርብ ?
ato betwo ruḳ wäyäss ḳərb
- 4 ቤቴ : Ooji : ነው :: በጣም : ቅርብ : ነው ::
bete bätam ḳərb

(9)

- 1 ይህ : በአማርኛ : ምን : ይባላል ?
yəh bä-amarəñña mən yəbbalal
- 2 "መጽሐፍ" : ይባላል ::
məṣhaf yəbbalal
- 3 "Thank you" : በአማርኛ : ምን : ይባላል ?
- 4 "አመሰግናለሁ" : ወይም : "እግዜር ይስጥልኝ" : ነው ::
'amäsäggənalloh' wäyəmm 'əgzer yəstəlləññ'

(10)

- 1 እኚ ፣ ለዛሬ : እዚህ : ላይ : እንፈጽማለን ::
əšši, lä-zare əzzih lay ənnəfäṣṣəmallän
- 2 እግዜር : ይስጥልን ::
əgzer yəstəllən
- 3 ጤና : ይስጥልኝ :: ደህና : ሁኑ ::
ṭena yəstəlləññ dəhna hunu
- 4 ደህና : ይሁኑ ፣ መምህር ::
dəhna yəhunu mämhər

第 1 部

エチオピアを訪れた日本人と エチオピア人との会話

1 - 1. አይሮፕላን : ማረፊያ (1)

(ከ. = ከቦደ, ማ. = ማሳኦ)

1 ከ. ጤና : ይስፕላኝ ::

2 ማ. ጤና : ይስፕላኝ ::

3 ከ. አቶ : ማሳኦ : ነዎት-ን ?

4 ማ. አዎን ፤ ማሳኦ : ነኝ ::

5 ከ. ከቦደ : እባላለሁ ::

እንኳን : ደህና : መጡ ::

6 ማ. እንኳን : ደህና : ቆዩ ::

7 ከ. እርሰዎ : ባለቤቴ : ነኝ(-ናት) :: አልማዝ : ትባላለኝ ::

8 አ. እንኳን : ደህና : መጡ ::

9 ማ. እንኳን : ደህና : ቆዩ ::

(11 - 1)

1. ጤና : ይስጥልኝ ::
2. ጤና : ይስጥልኝ ::

(11 - 2)

1. ይቅርታ ፤ አቶ : ከቦደ : ነዎት ?
2. አዎን ፤ ከቦደ : እግላለሁ ::

(11 - 3)

1. ሚስተር ማሳኦ ፤ ደህና ነዎት ?
2. እግዚአብሔር : ይመስገን ፤ ደህና ነኝ ::
እርሰዎስ : ወይዘሮ(-ወይዘሪት) : አልማዝ ?
3. ደህና : ነኝ ::

(11 - 4)

1. ይቅርታ ፤ የርሰዎ(የእርሰዎ) : ስም : ማን : ይባላል ?
2. የኔ(የእኔ) : ስም : ማሳኦ / ናኦሚ : ይባላል ::
3. እርሰዎ : ጃፓናዊ/ጃፓናዊት : ነዎት-ን ?
4. አዎ ፤ ጃፓናዊ / ጃፓናዊት : ነኝ ::

(11 - 5)

1. ይቅርታ ፤ ማን : ይባላሉ ?
2. "ናኦሚ" : እግላለሁ ::
3. ከየት : አገር : ነዎት ?
4. ከጃፓን : አገር : ነኝ ::
5. ጃፓን : ከየት : ነዎት ?
6. ከቶኪዮ : ነኝ ::

(11 - 6)

1. ይቅርታ : ወይዘሮ : አልማዝ ፤ እርሰዎ : ከየት : ነዎት ?
2. እኔ : ከአዲስ : አበባ : ነኝ ።
3. አቶ : ከበደሰ ?
4. እሱ : ከሰንዳር : ነው ። ሚስት : ናላሚ : አንቺ : ከየት : ነሽ ?
5. እኔ : ከክዳቶ : ነኝ ።

(11 - 7)

1. ወይዘሮት : አበባ ፣ እርሰዎ : የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነዎት ?
2. አዎን ፣ የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነኝ ።
3. አቶ : ሐይለ : የኅንጻተ(የእኅንጻተ) : አስተማሪ : ናቸው-ን ?
4. አዎን ፣ እርሳቸው : የኛ(የእኛ) : አስተማሪ : ናቸው ።
5. ጥሩ : አስተማሪ : ናቸው-ን ?
6. አዎ ፣ በጣም : ጥሩ : አስተማሪ : ናቸው ።

(11 - 8)

1. ሚስተር : ማሳኦ : የእኅንጻተ : የአማርኛ : አስተማሪ : ማን : ይባላሉ ?
2. ወይዘሮት : "አይዳ" : ይባላሉ ።
3. ጥሩ : አስተማሪ : ናቸው ?
4. አዎን ፣ በጣም : ጥሩ : አስተማሪ ፣ ቆንጆ : ሴት : ናቸው ።

1 - 2. በአይርፕላን : ማረፊያ (2)

1 ከ. አቶ : ማላእ : ሰንት : ሻንጣዎች : አለዎት ?

2 ማ. ሁለት : ሻንጣዎች : አሉኝ ::

አንድ : ይኸው ::

3 ከ. ሌላው : የት : አለ ?

4 ማ. እዚያ : አለ ::

ግድግዳው : አጠገብ : ነው ::

(ከሰደ : ወደ : ግድግዳው : ይሄዳል ::)

5 ከ. ይህ : ነጭ : ሻንጣ : የእርስዎ : ነው-ን ?

6 ማ. የለም :: ነጭ : ሻንጣ : አይደለም :: ጥቁር : ሻንጣ : ነው ::

ሰጣም : ከላይ : ነው ::

(ከሰደ : ሻንጣውን : ይሸከማል ::)

7 ከ. ቀላል : ነው ::

8 ማ. እግዜር : ይሰጥልኝ ::

9 ከ. አብሮ : ይሰጠን :: ወደ : ሆቴል : እንሂድ ::

8 ማ. ወደ : ሆቴል : ስምን : እንሄዳለን ?

9 ከ. መኪና : አለን ::

10 ማ. ሆቴሉ : ሩቅ : ነው : ወይስ : ቅርብ (ነው) ?

11 ከ. እስከ : ሆቴሉ : በመኪና : ግማሽ(እኩል) : ሰዓት : ያህል : ይሆናል ::

(12 - 1)

1. አቶ : መ-ተ'መድ : እርሰዎ ከአዲስ : አጠ : ነዎት ?
2. ከአዲስ : አጠ : አይደለሁም ::
እኔ : ከተረር : ነኝ ::
እርሰዎስ ? ከቶኪዮ : ነዎት ?
3. አይደለሁም ፤ ከአሳካ : ነኝ ::

(12 - 2)

1. ወይዘሮ : አልማዝ : የእርሰዎ : አስተማሪ : ናቸው ?
2. የለም ፤ የእኛ : አስተማሪ : አይደለሁም ::
3. ታዲያ : የእርሰዎ : አስተማሪ : ማን : ይባላሉ ?
4. ወይዘሪት : አይዳ : ይባላሉ ::

(12 - 3)

1. ይህ : መኪና : የእርሰዎ : ነው ?
2. የለም ፤ የእኔ : አባት : ነው ::
3. አዲስ : ነው ?
4. የለም ፤ ጠገም : አሮጌ : ነው ::

(12 - 4)

1. ማላእ : አንተ : ተማሪ : ነህ : ወይስ : አስተማሪ ?
2. እኔ : የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነኝ ::
3. የየት : የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነህ ?
4. የቶኪዮ : የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ : ነኝ ::
5. አንቺስ : ናአሚ ? አንቺም : ተማሪ : ነሽ ?
6. ተማሪ : አይደለሁም ::

የቶኪዮ : ው'ጭ : ቋንቋዎች : የዩኒቨርሲቲ : አስተማሪ : ነኝ ::

(12 - 5)

1. ዛሬ : ሰንት : የትምህርት : ክፍለ : ጊዜ : አለህ ?
2. ሦስት : የትምህርት : ክፍለ : ጊዜዎች : አለኝ ::
3. ነገስ ?
4. ነገ : ቅዳሜ : ነው :: ስለዚህ : ትምህርት : የለም ::

(12 - 6)

1. ይቅርታ ፤ እዚህ : አካባቢ : ፖሊስ : ቤት : አለ ?
2. አዎን ፤ ያ : ትልቅ : ሐንፃ : ፖሊስ : ቤት : ነው ::
3. እግዚአብሔር : ይስጥልኝ ::
4. አብሮ : ይሰጠን(ይስጥልኝ) ::
5. ባንክስ : የት : አለ(ይገኛል) ?
6. እዚህ : አካባቢ : ባንክ : የለም :: ፒያሳ : አለ ::

(12 - 7)

1. የኔ(የእኔ) : ብዕር : የት : ደረሰ ! እዚህ : የለም !
2. እዚያው : አለ :: ያንተ : መጽሐፍ : አጠገብ : ነው(አለ) ::
3. የኔ : ሰዓትስ : የት : አለ ?
4. ይኸውኑ : እጠረጴዛ : ላይ : አለ ::

(12 - 8)

1. ናኦሚ ፣ ሰንት ፣ ወንድሞችና ፣ እናቶች ፣ አሉኝ ?
2. አንድ ፣ ወንድም ፣ ብቻ ፣ አለኝ ::
3. ያንቺ(የአንቺ) ፣ ታላቅ ፣ ነው ፣ ወይስ ፣ ታናሽ ?
4. የኔ(የእኔ) ፣ ታናሽ ፣ ነው ::

(12 - 9)

1. ከቦደ ፡ ሰንት ፡ ወንድምና ፡ እናት ፡ አለህ ?
2. ሦስት ፡ ወንድሞችና ፡ ሁለት ፡ እናቶች ፡ አሉኝ ።
3. አ ፡ ብዙ ፡ ናቸው ! አንተ ፡ ሰንተኛ ፡ ልጅ ፡ ነህ ?
4. አራተኛው ፡ ልጅ ፡ ነኝ ።
5. ሁሉም ፡ አዲስ ፡ አጠገ ፡ አሉኝ ?
6. ወንድሞቼ ፡ ሁሉም ፡ አዲስ ፡ አጠገ ፡ አሉ ።
ከእናቶቼ ፡ አንዲቱ ፡ ጎንደር ፡ ሌላዋ ፡ ሐረር ፡ ይኖራሉ ።

(12 - 10)

1. አልማዝ ፡ ወንድሞችና ፡ እናቶች ፡ አሉሽ ?
2. አንድ ፡ እናት ፡ አለችኝ ፡ ወንድም ፡ ግን ፡ የለኝም ።
3. ያንቺ ፡ ታላቅ ፡ ነች ፡ ወይስ ፡ ታናሽ ?
4. በሁለት ፡ ዓመቶች ፡ የኔ ፡ ታላቅ ፡ ናት ።
(= በሁለት ፡ ዓመቶች ፡ ትበልጠኛለች ።)

(12 - 11)

1. ናአሚ ፤ የወንድ ፡ ጓደኛ ፡ አለሽ ?
2. አዎን ፤ አለኝ ።
3. ጓደኛሽም ፡ እዚህ ፡ አሉኝ ?
4. እዚህ ፡ የለም ፤ ተኪዮ ፡ ይኖራል ።
5. ሥራው ፡ ምንድን ፡ ነው ?
6. ሐኪም ፡ ነው ።

1 - 3. በመኪና : ጉዞ

1. ከ. ማላኦ : እዚህ : መኪና : ውስጥ : ግባ ::
2. ማ. እሺ :: በጣም : ጥሩ : መኪና : ነው ! አዲስ : ነው-ን ?
3. ከ. አይደለም :: ከአሥር : ዓመት : በፊት : ነው : የገዛሁት ::
ግን : ጥሩ : መኪና : ነው ::
- 4 ማ. ያ : ትልቅ : ሕንፃ : ምንድን : ነው ?
- 5 ከ "የአፍሪካ : አዳራሽ" : ነው ::
- 6 ማ. "አዳራሽ" : በእንግሊዝኛ : ምን : ማለት : ነው ?
- 7 ከ. በእንግሊዝኛ : "hall" : ማለት : ነው ::
- 8 ማ. በአማርኛ : "airport" : ምን : ይባላል ?
- 9 ከ. "አይሮፕላን : ማረፊያ" : ይባላል ::
- 10 ማ. ከአይሮፕላን : ማረፊያ : እስከ : ፒያሳ : ስንት : ኪሎ-ሜትር : ነው?
- 11 ከ. አሥር : ኪሎ-ሜትር : ያህል : ነው ::
በመኪና : ሃያ : ደቂቃ : ይፈጃል ::

(13 - 1)

1. በአማርኛ : ይህ : ነገር : ምን : ይባላል ?
2. "ብዕር" : ይባላል ::
3. ይህስ ?
4. "እርሳስ" : ነው ::

(13 - 2)

1. ይህ : ት'ልቅ : መንገድ : ማን : ይባላል ?
2. "ቸርቸር : ጎዳና" : ይባላል ::
3. ይህ : ሕንፃ : ትምህርት : ቤት : ነው-ን ?
4. አዎን ፤ ትምህርት : ቤት : ነው ::
"ሊሌ : ገብረ : ማርያም" : ትምህርት : ቤት : ይባላል ::

(13 - 3)

1. በአማርኛ : good morning : ምን : ይባላል ?
2. "እንደምን : አደርክ" : ወይም : "ደህና : አደርክ" : ነው ::
3. good afternnoon'ስ ?
4. "ደህና : ዋልክ" : ወይም :: "እንደምን : ዋልክ" : ነው ::
5. good evening'ስ ?
6. "እንደምን : አመሽህ" : ይባላል ::

(13 - 4)

1. ትምህርት : ቤቱ : ካንተ(ክአንተ) : ቤት : ሩቅ : ነው : ወይስ : ቅርብ?
2. በጣም : ሩቅ : አይደለም ::
ከቤቱ : በእግራ : ሃያ : ደቂቃ : ይፈቅድ ::
3. የወንድ'ምህ : ትምህርት : ቤት'ስ ?
4. ከቤታችን : በጣም : ሩቅ : ነው ::

በአውቶቡስ : ግማሽ : ሰዓት : ይወስዳል ::

(13 - 5)

1. ይች : የኛ(የእኛ) : ልጅ : ነች :: "አጠ" : ትባላለች ::

እርሳቸው : ወይዘሮ : አይዳ : ናቸው ::

2. ጤና : ይሰጥልኝ : እ'ማ'ማ ::

3. ጤና : ይሰጥልኝ : ልጄ ::

ጠገም : ቆንጆ : ነሽ :: ስንት : ዓመትሽ : ነው ?

4. ዘጠኝ : ዓመቴ : ነው : እ'ማ'ማ ::

(13 - 6)

1. ማሳኦ : ቶኪዮ : ከቤትህ : እስከ : ዩኒቨርሲቲው : ድረስ : ስንት : ደቂቃ :
ይፈጃል ?

2. አንድ : ሰዓት : ተኩል : ያህል : ይፈጃል ::

3. ጠገም : ብዙ : ጊዜ : ይወስዳል ! በአውቶቡስ : ነው ?

4. አይደለም :: ጠባብ : ምን : ነው ::

(13 - 7)

1. አልማዝ : አባትሽ : አሁን : እቤት : አሉ ?

2. አሁን : እቤት : የለም ::

3. የት : ናቸው ?

4. መ'ሥሪያ(ቢሮ) : ቤት : ነው ::

5. መ'ሥሪያ : ቤታቸው : ማን : ይባላል ?

6. "የኢትዮጵያ : አየር : መንገድ : ኩባንያ" : ይባላል ::

7. የኩባንያው : ቢሮ : የት : ነው ?

8. "ቦሌ" : ነው ::

(13 - 8)

1. ወንድሞች : አለሁ ?
2. የሰዓት ጊዜ ፣ ግን : ሁለት : እኛ : አለን ።
3. ሠራተኞች : ወይስ : ተማሪዎች : ናቸው ?
4. ትልቅ : ሠራተኛ ናት ፣ ትንሽ : ተማሪ : ነች ።
5. ሥራ : ምንድን : ነው ?
6. ጸሐፊ : ነች ።

(13 - 9)

1. ማሳኪ : ስንት : ዓመት : ነው ?
2. ሃያ : ስድስት : ዓመት : ነው ።
3. አ : እኩል : ነን (= እኩላዎች : ነን) !
እኔም : ሃያ : ስድስት : ዓመት : ነው ።

(13 - 10)

1. ናሚያ : የቤተ : ሰብሽ : አባላት : ስንት : ናቸው ?
2. ሴትአያት ፣ ወላጆች ፣ ወንድሜንና : እኔን : ጨምሮ : አምስት : ነን ።
3. አያት ፣ እንዴት : ናቸው ?
4. እግዚር : ይመስገን ፣ ደህና : ናት ።
ዕድሜዎ : ትልቅ : ነው ፣ ግን ጤናማ : ነች ።

(13 - 11)

1. ይቅርታ ፣ ዕድሜህ : ስንት : ነው ?
2. ዕድሜዬ : ሃያ : ስምንት : ነው ። አርሎስ : ጌታዬ ?
3. ዕድሜዬ : ግምገማ : ሰባት : ነው ። እኔ : ሽማግሌ : ነኝ ።
4. አይደለም ፣ ከአባቴ : ልጅ : ነዎት ።
5. አባትህ : ዕድሜያቸው : ስንት : ነው ?
6. ስልጣን : አራት : ነው ።

1 - 4. ሆቴል (1)

(ስ. = አስተዳዳሪ)

1 ከ. አሁን : ደረሰን ፤ ሆቴሉ : ይህ : ነው ።

2 ማ. በጣም : ጥሩ : ሆቴል : ነው !

3 ከ. ትላንትኛ : ክፍል : ይገጥሟል ።

4 ማ. አመሰግናለሁ ።

(ማላእ : ወደ : ሆቴሉ : ይገባል ።)

5 ስ. ጤና : ይሰጥልኝ ። እንኳን : ደህና : መጡ ።

6 ማ. ጤና : ይሰጥልኝ ። እንኳን : ደህና : ቆይ ።

ሰሜ : "ማላእ : ሰ-ዙዚ" : ይገባል ።

ትላንትኛ : ንደኛይ : ክፍል : ይዘልኛል ።

7 ስ. ይቅርታ ፤ መዝገቡን : ለይልዎ ።

እሺ ፤ ይህንን : ፎርም : ይሙሉ ።

8 ማ. ይህ : ቃል : "ወንድሳጤ" : ምን : ማለት : ነው ?

9 ስ. በእንግሊዝኛ : single : እንደ : ማለት : ነው ።

10 ማ. ገባኝ ፤ እግዚር : ይሰጥልኝ ።

11 ስ. አብሮ : ይሰጠን ።

(14 - 1)

1. ማሳኦ : እዚህ : መቼ : ደረሰክ ?
2. አሁን : ገና : ደረሰኩ ::
3. ጉዞው : እንዴት : ነበር ?
4. ይመስገው : በጣም : ጥሩ : ነበር ::
5. አይሮፕላን : የት : ለወጥክ ?
6. ደልሂና : ናይሮቢ : ላይ : ለወጥኩ ::

(14 - 2)

1. ወይዘሮ : አልማዝ : ትላንትና : የት : ነበሩ ?
2. "ደብረ : ማርቆስ" : ነበርኩ ::
3. እዚያ : ለምን : ሄዱ ?
4. ለሽርሽር : ሄድኩ ::
5. ብቻዎን : ነበሩ ?
6. ባለቤቴ : ከእኔ : ጋር : ነበር ::

(14 - 3)

1. ማሳኦ ፤ ለቤተ : ሰብሀ : ደብዳቤ : ጻፍኩን ?
2. አዎን ፤ ከትላንትና : ወዲያ : ረኽም(=ረጅም) : ደብዳቤ : ጻፍኩ ::
3. እሳትሀ : ደብዳቤ : ላከኛልህ-ን(=ተላከልህ)-ን ?
4. ገና : አልመጣም :: (=ገና : አልደረሰኝም ::)

(14 - 4)

1. አይሮፕላኑ : አዲስ : አጠ : በሰንት : ሰዓት : ደረሰ ?
2. ከቀትር : በኋላ : ልክ : በዘጠኝ : ሰዓት : ደረሰ ::
3. ከየት : መጣ ?
4. ከ"ቤጂንግ" : ነው ::

5. በመንገድ ፡ የት ፡ አ'ረፈ ?
6. "ቦምቤይ"ና ፡ "ኤደን" ፡ አ'ረፈ ።

(14 - 5)

1. ናኦሚ ፡ ትላንትና ፡ ምሽት ፡ ለማን ፡ ደብዳቤ ፡ ጻፍሽ ?
ወደ ፡ ቤት ፡ ነው ?
2. የሰም ፤ ለጓደኛዬ ፡ ነው ።
3. ለሌት ፡ ጓደኛሽ ፡ ወይስ ፡ ለወንድ ፡ ጓደኛሽ ፡ ነው ?
4. ቤርግጥ ፡ ለወንድ ፡ ጓደኛዬ ፡ ነው ።

(14 - 6)

1. ሀሎ ፡ አልማዝ ፡ አባትሽ ፡ ገባ ?
2. ገና ፡ አልገባም ።
3. ከቦደስ ?
4. አሁን ፡ ገና ፡ ገባ ።
አሁን ፡ እክፍሉ ፡ አለ ።

(14 - 7)

1. የአቶ ፡ ሐይሉ ፡ ቤት ፡ ነው ።
2. ሀሎ ፡ አልማዝ ፡ ነሽ ?
3. አዎን ፤ አልማዝ ፡ ነኝ ። እ'ማማ ፡ ነሽ ?
4. አዎን ። አባትሽ ፡ እቤት ፡ ነው ?
5. የሰም ፤ ገና ፡ አልመጣም(=አልገባም) ።
6. ወንድምሽስ ?
7. አሁን ፡ ገና ፡ ገባ ። መ'ታጠቢያ ፡ ቤት ፡ ነው ።

(14 - 8)

1. የትኛው : ሆቴል : ክፍል : ያዘክ'ልኝ ?
2. "ጣይቱ : ሆቴል" : ክፍል : ያዘኩ'ልዎ ::
3. አመሰግናለሁ ::
4. ሆቴሉ : ይህ : ነው :: እዚህ : እንውረድ ::

(14 - 9)

1. አልማዝ : የት : ሆቴል : ክፍል : ያዘሽ'ልኝ ?
2. "ራስ : ሆቴል" : ያዘኩ'ልሽ ::
3. መቼ : ያዘሽ'ልኝ ?
4. ዛሬ : ጥዋት : ነው ::
5. ሆቴሉ : እንዴት : ያለ : ነው ?
6. አሮጌ : ሆቴል : ነው ፤ ነገር : ግን : በጣም : ጥሩ : ሆቴል : ነው ::
7. ሆቴሉ : የት : ነው ?
8. "ብሔራዊ : ቲያትር : አዳራሻ" : አጠገብ : ነው ::

(0-0)

1. ባደኛሞቶ : ሆኑል ፤ "እርሶም" : አትበለኝ(-አትበይኝ) ::
2. እሺ ፤ እኔንም : በሰዌ : ጥራኝ(-ጥሪኝ) ::
"አቶ(-ወይዘሮ-ወይዘሪት)" : አትበል(-ዩ)ኝ ::

1 - 5. በሆቴሉ (2)

(አ. = አስተዳዳሪ)

1 ማ. የክፍሉ : ዋጋ : ስንት : ነው ?

2 አ. መታጠቢያ : የሰው : ክፍል : ከቁርስ : ጋር : መቶ : ብር : ነው።

መታጠቢያ : የሌለው : ሰማንያ : ብር : ነው ።

3 ማ. መታጠቢያ : ያሌለው : ክፍል : እፈልጋለሁ ።

4 አ. ለስንት : ቀን : ይቆያሉ ?

5 ማ. ለአሥር : ቀኖች : እቆያለሁ ።

የቁርስ : ሰዓት : ከስንት : ሰዓት : እስከ : ስንት : ሰዓት : ነው ?

6 አ. ከአንድ : ሰዓት : ተኩል : እስከ : ሦስት : ሰዓት : ነው ።

7 ማ. አሺ ። የክፍሉ : ቁጥር : ስንት : ነው ?

8 አ. ቁጥር : አራት : ሕንፃ ፣ የክፍሉ : ቁጥር : ሃያ : አንድ : ነው ።

ክፍልዎን : ላሳይዎት : አብረን : እንሂድ ።

(ማላእ : ክፍሉን : አይቶ : ይመለሳል ።)

9 ከ. ማላእ : ጉጠዝ : ነህ !

ሁሉን : ነገር : እራሱ : ፈጽሞክ !

10 ማ. እግዜር : ይስጥልኝ ።

11 ከ. ዛሬ : ዕረፍት : ትፈልጋለሁ : አይደለም ?

ባል ፣ ትንሽ ፣ እረፍ (= ዕረፍት : አድርግ ።)

12 ማ. እሺ ፣ እግዚአብሔር : ይስጥልኝ ።

13 ከ. ደህና : እደር ። ነገ ፣ እንገናኛለን ።

14 ማ. ደህና : እደር ። ደህና : እደሪ ፣ አልማዝ ።

(15 - 1)

1. ያ : መጽሐፍ : አለሁን ?
2. አዎን ፤ አለኝ ። ግን : አሁን : አልያዝኩትም ።

(15 - 2)

1. ዛሬ : ትምህርታችሁን : በሰንት : ሰዓት : ጀመራችሁ ?
2. ከጥዋቱ : በሦስት : ሰዓት : ተኩል : ጀመርን ።
3. በሰንት : ሰዓት : ጨረሳችሁ ?
4. ከምሽቱ : በአሥር : ሰዓት : ተኩል : ጨረሰን ።
5. ዕረፍት : ነበራችሁ ?
6. አዎ ፤ ለምሳ : ሁለት : ሰዓት : ዕረፍት : ነበረን ።

(15 - 3)

1. ማሳኦ : ዛሬ : ጥዋት : የት : ነበርክ ?
2. እሆቴል : ነበርኩ ።
3. ምን : ሠራህ ?
4. ለንደኛዬ : ደብዳቤ : ጻፍኩ ።
5. ምሳህን : የት : በላህ ?
6. በሆቴሉ : ራስቶራንት : በላሁ ።
7. ለምሳ : ምን : በላህ ?
8. የሥጋ : ወጥ : በላሁ ።
9. ቢራ : ጠግህ ?
10. የለም ፤ ቀይ : ወይን : ጠግሁ ።

(15 - 4)

1. ይቅርታ : አልማዝ : ምን : አልሸኝ ?
በደንብ : አልሰማሁሽም ::
2. "እፒያሳ : ምን : አየሽ ?" : ነው : የአልኩሽ ::
3. ብዙ : ትላልቅ : ሱቆች : አየሁ ::
4. ከሱቅ : ምንድን : ገዛሽ ?
6. ጉትኛ : አንባርና : ቀለቦቶች : ገዛሁ ::

(15 - 5)

1. ትላንትና : ማታ : በሰንት : ሰዓት : ተኛህ ?
2. በአምሰት : ሰዓት : ተኛሁ ::
3. ሰንት : ሰዓቶች : ተኛህ ?
4. ሰባት : ሰዓቶች : ተኛሁ ::

(15 - 6)

1. አባባ : ቁልፍ : የት : ነው ?
2. እጠረጴዛ : ላይ : ነበር ::
3. እጠረጴዛ : ላይ : የለም ::
ማን : ወ'ሰደው ?
4. አላውቅም :: ምናልባት : እናትሽን : ብትጠይቂ ::

1 - 6. የመጀመሪያው ጥዋት

1 ከ. ሃሎ ፡ ማሳኦ ፡ ነህ ?

2 ማ. አዎ ፡ ማሳኦ ፡ ነኝ ።

3 ከ. ደህና ፡ አደርክ ። ጥሩ ፡ ተኛህ ?

4 ማ. እግዜር ፡ ይመስገን ። ደህና ፡ አደርኩ ።

ጥሩ ፡ ተኛሁ ።

5 ከ. ቁርስ ፡ በላህ (= ጨረሰክ) ?

6 ማ. አዎን ፤ አሁን ፡ በላሁ ።

7 ከ. አሁን ፡ እንግዳ ፡ መቀቢያው ፡ ቦታ ፡ ላይ ፡ እጠብቅሃለሁ ።

8 ማ. እሺ ፤ ከአምስት ፡ ደቂቃ ፡ በኋላ ፡ እመጣለሁ ።

(ማሳኦ ፡ ይመጣል ።)

9 ማ. ጤና ፡ ይስጥልኝ ፡ ከባድ ።

10 ከ. ጤና ፡ ይስጥልኝ ፡ ማሳኦ ።

11 ማ. ዛሬ ፡ ወዴት ፡ እንሄዳለን ?

12 ከ. ወደ ፡ "ስድስት ፡ ኪሎ" ፡ እንሂድ ።

መጀመሪያ ፡ ዩኒቨርሲቲውን ፡ እናያለን ።

13 ማ. በምን ፡ እንሄዳለን ?

ዛሬም ፡ መኪና ፡ አለህ ?

14 ከ. የሰኞም ፤ አባቴ ፡ ወሰደው ።

ስለዚህ ፡ በአውቶቡስ ፡ እንሂድ ።

(16 - 1)

1. ናኦሚ ፡ ለእናትሽ ፡ ደብዳቤ ፡ ለምን ፡ አልጻፍሽም ?
2. ጊዜ ፡ አልነበረኝም ።
3. አሁን ፡ ተሎ ፡ ጻፊ !
4. እሺ ፤ ዛሬ ፡ ከቀትር ፡ በኋላ ፡ እጽፋለሁ ።

(16 - 2)

1. እርሰዎ ፡ መቼ ፡ ከጂፓን ፡ መጡ ?
2. ከትላንት ፡ ወዲያ ፡ ጥዋት ፡ መጣሁ ።
3. አይሮፕላን ፡ የት ፡ ለወጡ ?
4. ቤጂንግ ፡ ነው ።
5. እስከ ፡ አዲስ ፡ አበባ ፡ አይሮፕላኑ ፡ የት ፡ አረፈ ?
6. ዴልሂና ፡ ኤደን ፡ አረፈ ።
7. አይሮፕላኑ ፡ ላይ ፡ ብዙ ፡ ሰው ፡ ነበር ?
8. አዎን ፤ ሁለት ፡ መቶ ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ነበር ።
9. ጉዞዎ ፡ እንዴት ፡ ነበር ?
10. እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ፡ በጣም ፡ መልካም ፡ ነበር ።
11. በየት ፡ ሆቴል ፡ ቦታ ፡ ያዙ ?
12. "ኢትዮጵያ ፡ ሆቴል" ፡ ነው ።

(16 - 3) ትምህርት ፡ ቤታችን

1. ይህ ፡ ትምህርት ፡ ቤታችን ፡ ነው ።
2. አዲሲና ፡ ጥሩ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ ነው ።
3. በክፍሉ ፡ ኅምሳ ፡ ተማሪዎች ፡ አሉ ።
4. ሠላሳ ፡ ወንድልጆችና ፡ ሃያ ፡ ሴትልጆች ፡ ይማራሉ ።
5. አስተማሪዎችን ፡ በጣም ፡ ጥሩ ፡ ሰው ፡ ናቸው ።

6. እርሳቸው : አቶ : አሳፋ : ይባላሉ ::
7. እዚህ : ሃያ : አምስት : አግዳሚ : ወንበሮች : አሉ ::
8. በእየአንዳንዱ : አግዳሚ : ወንበር : ላይ : ሁለት : ተማሪዎች :
ይቀመጣሉ ::
9. እግድግዳ : ላይ : ቆንጆ : ሥዕሎች : አሉ ::
10. ሁለት : ጥሩ : ጓደኞች : አሉኝ ፤ የሐንሰና : አጠ : ይባላሉ ::
11. የሐንሰ : ትጉህ : ልጅ : ነው ፤ አጠ : ቆንጆ : ልጅ : ናት ::
12. ሁለቱን : ከእነሱ : ጋር : ወደ : ትምህርት : ቤት : እሄዳለሁ ::
13. ቅዳሜና : እሐድ : ትምህርት : የለም ::
14. እሐድ : እኛ : ወደ : ቤተ : ክርስቲያን : እንሄዳለን ::

1 - 7. ራስተራንት : ውስጥ

(ና. = ናአሚ. አ. = አልማዝ ሣ. = አሣሌ)

1 ከ. ለአራት : ሰው : ቦታ : አለ ?

2 ሣ. አዎን ፤ መስቀቱ : አጠገብ : ጥሩ : ቦታ : አለ ።

3 ከ. ዛሬ : ምን : አላቸው ?

የምግብ : ዝርዝር : አሳዩን ።

4 ሣ. እሺ ፤ የዛሬው : ሜኒዩ : ይህ : ነው ።

ምን : ልታዘዝ ?

5 ና. አልማዝ ፤ የአገሩን : ምግብ : ገና : አኖውቅም ።

አንቺ : ጥሩውን : ምረጫልን ።

6 አ. እሺ ፤ ለኅንተ : የበግ : ወጥ ፤ የዶሮ : አልጫና : ጥብስ : እንዘዙ።

7 ከ. ማላአ ፤ ክትፎ : በልተህ : ታውቃለህ ?

8 ሣ. አዎን ፤ አንድ : ጊዜ : ሞክራለሁ ።

ይቅርታ : አልወደድኩትም ።

9 ከ. አልማዝ ፤ ምን ታገርሃለሽ ?

እኔ : ክትፎና : አይብ : እፈልጋለሁ ።

10 አ. የዓሣ : ጥብስ : መብላት : እፈልጋለሁ ።

11 ሣ. ምን : ዓይነት : መጠጥ : ልታዘዝ ?

12 ከ. እኅንተ : ምን : ትጠግላቸው ፤ ቢራ : ወይስ : ወይን ?

13 ሣ. የባህል : መጠጥ : ለመጠግት : እንፈልጋለን ።

14 ሣ. ይቅርታ ፤ ከግጅና : ከጠላ : አንድም : የለንም ።

15 ና. እሺ ፤ እባክህ : ቀዝቀዛ : ውሃ : ስጠኝ ።

16 አ. ለኔ : ኮከባ : ይሁን ።

ዛሬ : ቢራ : ለመጠግት : አልፈልግም ።

17 ከ. ሁለታችን : ወይን : እንጠጣ ::

ምን : ዓይነቱን : ወይን : ትወዳለህ : ማሳኦ ?

ቀይ : ወይስ : ነጭ ?

18 ማ. ነጭ : ደረቅ : ወይን : ይሻለኛል ::

19 ከ. እሺ ፤ አንድ : ጠርሙስ : "አዋሽ : ክሪሲታል" : ወይን : አምጣልን ::

20 - ለጤናችን !

21 አ. ናኦሚ : ምግብ : እንዴት : ነው ?

22 ና. እጅግ : በጣም : ይጣፍጣል ::

(17 - 1)

1. ምን : ትጠለህ : ማላእ ?

2. እኔ : እንቁላል : ጥብስ : እጠለሁ ::

አንቺሰ : ምን : ትቢሆለሽ : አልማዝ ?

3. ዛሬ : ሮቡ : ስለሆነ : አትክልት : እጠለሁ ::

4. ለምን : ሥጋ : ወይም : እንቁላል : አትባዩም ?

5. እኛ : ክርስቲያኖች : ነን ::

ዕረብኛ : ዓርብ : ለኛ : የጾም : ቀኖች : ናቸው ::

ከሥጋ : ከእንቁላል : ከወተትኛ : ከቅቤ : በስተቀር :

ከጥራጥሬኛ : አትክልቶች : የሚሠሩትን : ምግቦች : እንጠለን ::

(17 - 2)

1. ናኦሚ : በሰንት : ሰዓት : ትተኛለሽ ?

2. ዘወትር : በአምስት : ሰዓት : እተኛለሁ ::

3. ዛሬ : ማታ : ግን : በጊዜ : ተኝ !

ነገ : ሽርሽር : ትሄጂ : የለም ?

(17 - 3)

1. አባባ : ነገ : ከቤት : በሰንት : ሰዓት : ይወጣሉ ?

2. በሁለት : ሰዓት : እወጣለሁ ::

ቁርስ : በአንድ : ሰዓት : ይደርሳል ?

3. አዎን : በእርግጥ : ይደርሳል ::

እኔ : በአሥራ : ሁለት : ሰዓት : ከእንቅልፌ : እንቃለሁ ::

(17 - 4)

1. ሃሎ : የአቶ : ከባድ : መኖሪያ : ቤት : ነው ?

2. አዎ : ማን : ልባል ?

3. እኔ : የአቶ : ከቦደ : ጃፓናዊ : ጓደኛ : ነኝ ::
ሰሜ : ማሳኦ : ይባላል ::

4. ጤና : ይሰጥልኝ : ማሳኦ :: አልማዝ : ነኝ :: ደህና : ነህ ?

5. እግዜር : ይመሰገን :: ከቦደ : እቤት : አለ : ወይ ?

6. አዎን : እቤት : ነው :: ላቅርብልህ : ትንሽ : ጠብቅ ::

(1-7 - 5)

1. ሃሎ : ማሳኦ : ደህና : አደርክ ::

2. እግዜር : ይመሰገን :: ደህና : አደርኩ ::

3. ትናንትና : ሌሊት : ጥሩ : ተኛህ ?

4. አዎ :: በጣም : ጥሩ : ተኛሁ ::

5. ቁርስ : በላህ ?

6. ከአንድ : ሰዓት : በፊት : በላሁ ::

7. ጥሩ : ነው :: እሆቴሉ : ጠብቀኝ ::

ከእኩል : ሰዓት : በኋላ : እመጣለሁ ::

8. እሺ :: እጠብቅሃለሁ ::

(1-7 - 6)

1. ሃሎ : የወይዘራት : አባባ : መኖሪያ : ቤት : ነው ?

2. አዎ :: ማን : ልባል ?

3. የአባባ : ጓደኛ : ነኝ :: "ናኦሚ" : እጣላለሁ ::

4. ይቅርታ :: አሁን : እቤት : የለኝም ::

በአንድ : ሰዓት : ትገባለኝ ::

5. አባክዎ : እንደደገለገለኩ : ይንገሩልኝ ::

6. እሺ :: እነግራታለሁ ::

(17 - 7)

1. ማላእ ፡ ምሳ ፡ በላህ ?
2. ገና ፡ አልባላሁም ።
3. ታዲያ ፡ አንድ ፡ ላይ ፡ እንብላ ።
4. የት ፡ እንብላለን ?
5. የዩኒቨርሲቲ ፡ ምግብ ፡ ቤት ፡ እንብላለን ።

(17 - 8)

1. ናኦሚ ፡ የአሰፋ ፡ አባት ፡ እንደአረፉ ፡ ታውቂያለሽ ?
2. አላውቅም ። ጦገም ፡ ያሳዝናል !
መቼ ፡ አረፉ ?
3. ትላንትና ፡ ጥዋት ፡ ነው ።
ለቅሶ ፡ አብረን ፡ እንሂድ ።
4. ምን ፡ ዓይነት ፡ ልብስ ፡ መልበስ ፡ አለብኝ ?
5. ጥቁር ፡ ልብስ ፡ ልበሺ ።

1 - 8. የምግብ : መሸጫ : ሥፍራ

(ኑ. = ኅጋዴ ማ. = ማላእ)

1 ማ. ጤና : ይስጥልኝ ::

2 ኑ. ጤና : ይስጥልኝ :: ምን : መግዛት : ይፈልጋሉ ?

3 ማ. መጀመሪያ : አንድ : ኪሎ : ቋሊማና : ግማሽ : ኪሎ : ቺዝ :
እፈልጋለሁ ::

ሳርዲንና : ማርመላታም : አንድ : አንድ : ይስጡኝ ::

4 ኑ. እሺ ፤ ሌላ : ነገር : ይፈልጋሉ ?

5 ማ. የለም ፤ ይህንኑ : ብቻ : ነው :

ሒሳብ : ስንት : ነው ?

6 ኑ. ቋሊማ ፤ አይብ ፤ ሳርዲንና : ማርመላታ
.....

7 ማ. አ : ረስጼ ፤ ይህንን : ዳቦና : አንድ : ሊትር : ወተት :

ይጨምሩልኝ ::

8 ኑ. በጠቅላላው : አሥራ : አምስት : ብር : ከጎምሳ : ሳንቲም : ነው ::

9 ማ. ይቅርታ : ዝርዝር : የለኝም ::

የያዝኩት : መቶ : ብር : ነው ::

10 ኑ. ግድ : የለም ::

መልሱን : ሰማንያ : አራት : ብር : ከጎምሳ : ሳንቲም : እነሆ ::

እግዜር : ይስጥልኝ ::

11 ማ. አብሮ : ይስጠን :: ጤና : ይስጥልኝ ::

(18 - 1)

1. ከቦይ ፡ ብዕርህን ፡ ለትንሽ ፡ ጊዜ ፡ ስጠኝ (= አውሰኝ = አብድረኝ) ።
2. እኚ ፤ ምን ፡ ዓይነቱን ፡ ቀለም ፡ ትፈልጋለህ ?
ጥቁር ፡ ወይስ ፡ ሰማያዊ ?
3. እባክህ ፡ ሰማያዊ ፡ አውሰኝ ።
4. ይኸውልህ ፡ እንካ ።

(18 - 2)

1. ጤና ፡ ይስጥልኝ ። እንደምን ፡ አደራችሁ ።
2. እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ። እንደምን ፡ አደሩ ፡ መምህር ።
3. እኔ ፡ "አይዳ" ፡ እግላለሁ ። የመጣሁት ፡ ከሳንደር ፡ ነው ።
ከአዲስ ፡ አጠ ፡ ዩኒቨርሲቲ ፡ ባሕግርኛ ፡ ሥነፅሁፍ ፡ ጥናት ፡
ተመርቄያለሁ ።
እዚህ ፡ ክፍል ፡ አማርኛ ፡ ሳስተምር ፡ መጥቼያለሁ ።
4. እባክዎ ፡ መምህር ፡ በደንብ ፡ እንድንገለጽ ፡ ጠዘግታ ፡ ይናገሩ ።
5. እኚ ፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጠዘግታ ፡ እናገራለሁ ።
ዛሬ ፡ የትምህርታችን ፡ የመጀመሪያ ፡ ቀን ፡ ስለሆነ ፡ በየተራ ፡
እየተነሣችሁ ፡ እራሳችሁን ፡ ብታስተዋወቁ ፡ መልካም ፡ ነው ።

(18 - 3)

1. እዚህ ፡ አካባቢ ፡ ጥሩ ፡ ሬስቶራንት ፡ አለ ?
2. አዎ ፤ ከፖስታ ፡ ቤት ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ አንድ ፡ የጣልያን ፡ ሬስቶራንት ፡
አለ ።
ምን ፡ ለመብላት ፡ ትፈልገላለህ ?
3. ሸርባና ፡ ፓስታ ፡ ለመብላት ፡ እፈልግ ፡ ነበር ።
4. ልዩ ፡ ልዩ ፡ ምግቦች ፡ ስለሉ ፡ የምትፈልገውን ፡ ታገኛለህ ።

(18 - 4)

1. አልማዝ ፤ ዛሬ ፡ ምንድን ፡ መልበስ ፡ ይገለጻል ።
2. የሱፍ ፡ ሹራብ ፡ ብትሰብሺ ፡ ይገልጻል ።
ወደ ፡ ማታ ፡ ብርድ ፡ ይሆናል ።
3. ጃንጥላ ፡ መያዝ ፡ ያስፈልጋል-ን ?
4. በእርግጥ ፡ ጃንጥላ ፡ መያዝ ፡ አለብሽ ።
ወራቲ ፡ ክረምት ፡ ነው !

(18 - 5)

1. ወደ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ለምን ፡ መጡ ?
2. ጃፓን ፡ ኤምባሲ ፡ ለመሥራት ፡ መጣሁ ።
3. በኤምባሲው ፡ ሥራ ፡ እንዴት ፡ ነው ?
4. ብዙ ፡ ሥራ ፡ አለብን ።
በቀን ፡ አሥር ፡ ሰዓት ፡ መሥራት ፡ አለብን ።

(18 - 6)

1. ምንምን ፡ ቋንቋ ፡ ትገባለሽ(ትችላለሽ) ፡ ናአሚ ?
2. እንግሊዝኛና ፡ ትንሽ ፡ ፈረንሳይኛ ፡ እችላለሁ ።
3. አማርኛስ ?
4. ጃፓን ፡ ሳለሁ ፡ ትንሽ ፡ ተምራለሁ ።
5. የለም ፤ በጣም ፡ ጥሩ ፡ ትናገራለሽ !
6. አመሰግናለሁ ። አስተማሪያችን ፡ ጥሩ ፡ አስተማሩን ።

(18 - 7)

1. ከቦይ ፡ አጠ ፡ ከእንግሊዝ ፡ አገር ፡ እንደተመለሰች ፡ ታውቃለህ ?
2. የለም ፤ አላውቅም ። መቼ ፡ ተመለሰች ?
3. ከትላንትና ፡ ወዲያ ፡ ነው ።

እርሷን : ለማየት : ወደ : አይሮፕላን : ማረፊያ : ሄጄ : ነበር ።

4. እንደምን : ነች ? ደህና : ናት ?

5. በጣም : ደህና : ነች ። ነገር : ግን : በጣም : ተለወጠች !
የአውሮፓ : ሰው : መስለላች ።

(18 - 8)

1. ከትናንትና : ወዲያ : አስተማሪያችን : አቶ : ላቀው : የመኪና : አደጋ :
ደረሰባቸውና : ቁሳሉ ።

2. አሳዛኝ : ነገር : ነው ። አሁን : እንዴት : ናቸው ?

3. ሆስፒታል : ገብተዋል ።

4. የት : ሆስፒታል : ነው ?

5. "ጥቁር : አንበሳ" : ሆስፒታል : ነው ።

6. እዚያ : ሄደን : መጠየቅ : አለብን ።

(18 - 9)

1. እንኳን : ደህና : መጡ ።

2. እንኳን : ደህና : ቆዩ ።

3. እባክዎ : ይግቡ ።

እዚህ : ወንበር : ላይ : ይቀመጡ ።

4. አመሰግናለሁ ። ወይዘሮ : አጠባ : የት : ናቸው ?

5. እየለሰሰች : ነው ። ቶሎ : ትመጣለች ።

(18 - 10)

1. እርስዎ : አማርኛ : በጣም : ጥሩ : ይናገራሉ ።

የት : ተማሩ ? ጁንን : አገር : ነው-ን ?

2. ከአንድ : ኢትዮጵያዊ : አስተማሪ : ተማርኩ ።
(= አንድ : ኢትዮጵያዊ : አስተማሪኝ ።)

3. በጣም ፡ ጥሩ ፡ አስተማሪ ፡ ሳይሆን ፡ አይቀርም ።
4. አዎን ፤ በጣም ፡ ጥሩ ፡ አስተማሪ ፡ ነበሩ ።
5. ከአማርኛ ፡ በስተቀር ፡ ምን ፡ ቋንቋ ፡ ይናገራሉ ?
6. ትንሽ ፡ አረብኛ ፡ እችላለሁ (= እሞክራለሁ) ።

(18 - 11)

1. ናአሚ ፡ አዲስ ፡ አጠገ ፡ ዩኒቨርሲቲ ፡ ምን ፡ መማር ፡ ትፈልገላለሽ ?
2. የኢትዮጵያን ፡ ባህል ፡ መማር ፡ እፈልጋለሁ ።
3. ባህሉን ፡ ብቻ ፡ ነውን ?
4. ከቻልኩ ፡ የኢትዮጵያን ፡ ታሪክም ፡ መማር ፡ እፈልጋለሁ ።

1 - 9. የልብስ ፡ ሱቅ ፡ ውስጥ

(ና = ናአሚ ሠ = የሱቅ ፡ ሠ'ራተኛ)

1 ና. ጤና ፡ ይስጥልኝ ።

2 ሠ. ጤና ፡ ይስጥልኝ ። ምን ፡ ይፈልጋሉ ?

3 ና. አንድ ፡ ቀሚሊና ፡ የእግር ፡ ሹ'ራቦች ፡ እፈልግ ፡ ነበር ።

4 ሠ. ቁጥርዎ ፡ ስንት ፡ ነው ? (= ስንት ፡ ቁጥር ፡ ይመጥንዎታል ?)

5 ና. ቁጥራን ፡ አላውቅም ።

አ ፡ ያንን ፡ ሰማያዊ ፡ ቀሚሊ ፡ ልለካው ፡ እችላለሁ ?

6 ሠ. አዎን ፤ ይችላሉ ። ... ልክዎ ፡ ነው ! ቀለሙም ፡ ተሰማምቶታል።

እንዴት ፡ ይመስልሉታል ?

7 ና. ጥሩ ፡ ነው ፡ ወድጄዎቻሁ ። ይህንን ፡ እወስዳለሁ ።

ያ ፡ ነጭ ፡ የሐሰጥ ፡ ልብስ ፡ ምን ፡ ይባላል ?

8 ሠ. "ነጠላ" ፡ ይባላል ። ከቀሚሊ ፡ ላይ ፡ እንጠብቃለን ።

9 ና. በጣም ፡ ቆንጆ ፡ ነው ።

በሌላ ፡ ጊዜ ፡ እገዛዎቻሁ ።

10 ሠ. የእግር ፡ ሹ'ራብስ ፡ ምን ፡ ዓይነት ፡ ቀለም ፡ ይፈልጋሉ ?

11 ና. አንድ ፡ ብጫና ፡ አንድ ፡ አረንጓዴ ፡ እፈልጋለሁ ።

12 ሠ. እሺ ፤ ከእነዚህ ፡ ይምረጡ ።

13 ና. በጠቅላላው ፡ ዋጋው ፡ ምን ፡ ያህል ፡ ነው ?

14 ሠ. ዘጠና ፡ ብር ፡ ነው ። (ናአሚ ፡ ከፈለገች ።)

እርሶዎ ፡ አማርኛ ፡ በጣም ፡ ጥሩ ፡ ይኖግራሉ !

ንብብም (= ማንበብም) ይችላሉ-ን ?

15 ና. ትንሽ ፡ ትንሽ ፡ አነባለሁ ።

(19 - 1)

1. አልማዝ ፣ ነይ ! ሕፃኑን ፡ ልብሱን ፡ አልብሺው ።
2. እሺ ፡ እማማ ፣ ቶሎ ፡ እመጣለሁ ። የትኛውን ፡ ልብስ ፡ ገልብሰው ?
3. ነጩን ፡ ሸሚዝና ፡ ጥቁሩን ፡ ሱሪ ፡ አልብሺው ።

(19 - 2)

1. አልማዝ ፣ እኔ ፡ ሌላ ፡ ሥራ ፡ አለብኝ ።
አንቺ ፡ ወጡን ፡ አብሰይ ።
2. እሺ ፡ እማማ ፣ እኔ ወጡን ፡ እሠራለሁ ።
3. ሰላጣም ፡ ማዘጋጀት ፡ አለብኝ ።
4. ግድ ፡ የለም ። እሱንም ፡ እኔ ፡ አዘጋጃለሁ ።

(19 - 3)

1. ማሳኦ ፣ ገና ፡ ቤት ፡ እየፈለግክ ፡ ነው ?
2. እግዜር ፡ የመሰጠን ፡ ከአምሳት ፡ ቀን ፡ በፊት ፡ ጥሩ ፡ ቤት ፡
አግኝቼያለሁ ።
3. በጣም ጥሩ ፡ ነው ። ቤቱ ፡ የት ፡ ነው ?
4. ፒያሳ ፡ አካባቢ ፡ ነው ። ከዩኒቨርሲቲ ፡ ሩቅ ፡ አይደለም ።

(19 - 4)

1. ምን ፡ ልታዘዝ ?
2. ሁለት ፡ "አዲስ ፡ ቢራ" ፡ አምጣልን ።
3. ምግብስ ፡ ምን ፡ ይፈልጋሉ ?
4. ክትፎና ፡ ቀይ ፡ ስጋ ፡ ወጥ ፡ ስጠን (= አቅርብልን) ።

(19 - 5)

1. አሰፋ : ጓደኛህ : በጣም : ቆንጆ : ልጅ : ናት ::
ወደፊት : እርስዋን : ታገባታለህ ?
2. አዎን ፤ ላገባት : እፈልጋለሁ :: ነገር : ግን : አሁን : ተማሪ : ነኝ ::
ቶሎ : ማግባት : አልቻልኩም ::
3. አይዘህ ! ከዩኒቨርሲቲ : ስትመረቅ (= ትምህርት : ስትጨርስ) :
ሥራ : ታገኛለህ ::

(19 - 6)

1. ጋሼ : ሐይሉ : በየጥዋቱ : እቤት : ጋዜጣ : ያነባለው ?
2. የለም ፤ ጥዋት : ጊዜ : የለኝም ::
ከመንገድ : ላይ : ጋዜጣ : እገዛና : እቢሮ : በቡና : ለፀጉት : አነባለሁ::
3. የትኛውን : ጋዜጣ : ያነባለው ?
4. ሁልጊዜ : "አዲስ : ዘመን" : አነባለሁ ::

(19 - 7)

1. አሰፋ !
2. አቤት ::
3. ለአቶ : ሐይሉ : ጋኮ : ሲጻፍ : ግዛና : አምጣ ::
4. እሺ :: የትኛውን : ሲጻፍ : ልግዛላቸው ?
5. አባክህ : "ኒያላ" : ሲጻፍ : ግዛልኝ ::
6. እሺ ፤ ቶሎ : ገዝቼ : አመጣለሁ ::

(19 - 8)

1. አልማዝ !
2. እመት ::
3. እዚህ : ነይ !

4. እሺ ።

5. ትንሽ ፡ ሥራ ፡ አግዥኝ ። ይህንን ፡ ዓሣ ፡ ጥበቢ'ልኝ ።

6. እሺ ፤ ሕፃኑን ፡ አልብሼው ፡ እመጣለሁ ።

(19 - 9)

1. ከቦደ ፡ ጠጅና ፡ ጠላ ፡ ትጠጣለህ ?

2. አዎ ፤ ሁለቱንም ፡ እውዳለሁ ።

ከጠላ ፡ ግን ፡ ጠጅ ፡ እመርጣለሁ ።

3. ጠጅ ፡ ተሎ ፡ ያስክራል ፡ አይደል ?

4. አዎ ፤ ተሎ ፡ ያስክራል ።

ስለዚህ ፡ ቀስ ፡ እያለ ፡ ትንሽ ፡ ትንሽ ፡ መጠጣት ፡ ያስፈልጋል ።

(19 - 10)

1. አማርኛ ፡ ቋንቋ ፡ ይችላሉ ?

2. መጻፍና ፡ ማንበብ ፡ በደንብ ፡ አልችልም ።

መናገር ፡ ግን ፡ ትንሽ ፡ እሞክራለሁ ።

3. ትንሽ ፡ አይደለም ፤ በጣም ፡ ጥሩ ፡ ይናገራሉ !

አማርኛ ፡ ለርስዎ ፡ ከገድ ፡ ቋንቋ ፡ ነውን ?

4. አዎን ፤ ቀላል ፡ አይደለም ።

5. ሌላ ፡ ቋንቋ ፡ ይችላሉ ?

6. ትንሽ ፡ ጣልያንኛ ፡ እችላለሁ ።

1 - 10. የመጻሕፍት : መደብር : ወስጥ

(ና. = ናአሚ ሠ. = ሠ'ራተኛ)

1 ና. ጤና : ይስጥልኝ ::

2 ሠ. ጤና : ይስጥልኝ :: ምን : ለርዳዎት ?

3 ና. የአማርኛ : ቀላል : የንግግር : መልመጃ : መጽሐፍ : እፈልጋለሁ ::
ጥሩ : መጽሐፍ : ልታገኙልኝ : ይችላሉ ?

4 ሠ. ይህ : መጽሐፍ : ጥሩ : ይመስለኛል ::

ርእሱ : " An Amharic Conversation Book " : ይባላል ::

ደራሲው : Wolf Leslaw : የሚባሉ : አሜሪካዊ : ናቸው ::

ነገር : ግን : ይህንን : መጽሐፍ : ለመጠቀም : ትንሽ : የአማርኛ : ሰዋሰው : ማወቅ : ያስፈልጋል ::

5 ና. በጆጋን : አገር : የአማርኛ : ሰዋሰው : ትንሽ : ተምራለሁ ::

እሺ ፤ ይህን : መጽሐፍ : እወስዳለሁ ::

የአማርኛ-እንግሊዝኛ : ጥሩ : መዝገበ : ቃላትስ : አላችሁ ?

6 ሠ. ይህ : የዶክተር : አምሳሉ : "የአማርኛ-እንግሊዝኛ : መዝገበ : ቃላት" :

ጥሩ : ይመስለኛል ::

ትንሽና : ዋጋውም : ርካሽ : ነው ፤ ነገርግን : ብዙ : ቃላት ይዟል::

7 ና. እሱንም : እገዛለሁ :: ሒሳብ : በጠቅላላው : ስንት : ነው ?

8 ሠ. የንግግር : መጽሐፍ : ሰላሳ : ብርና : መዝገበ : ቃላቱ : ስድስት :

ብር : ከጎምሳ : ሳንቲም : ነው ::

በጠቅላላው : ሰላሳ : ስድስት : ብር : ከጎምሳ : ሳንቲም : ነው ::

9 ና. እሺ ፤ ይኸው : ይውሰዱ ::

10 ሠ. መልሱን : ሰስት : ብር : ከጎምሳ : ሳንቲም : እኒህ ::

እግዚአብሔር : ይስጥልኝ :: ደህና : ይሁኑ ::

11 ና. አብሮ : ይሰጠን :: ጤና : ይስጥልኝ ::

(1-10 - 1)

1. ትምህርት : ቤታችሁ : አዲስ : ነው ፣ ወይስ : አሮጌ ?
2. በጣም : አሮገ : ስለሆነ : ዘንድሮ : ይታደሳል ።

(1-10 - 2)

1. የኢትዮጵያን : ታሪክ : ለማወቅ : በመጀመሪያ : ምን : መጽሐፍ : ማንበብ : አለብኝ ?
2. ብዙ : መጽሐፎች : አሉ ።
 የ"Ullendorff" : "The Ethiopians" : ማንበብ : ይገባል ።
3. ስለ : ኢትዮጵያ : ቤተ : ክርስቲያን : ታሪክስ ?
4. የዶክተር : "ታደሰ"ን : መጽሐፍ : ማንበብ : ጥሩ : ነው ።
 እርሳቸው : በጣም : ይታወቁ : መምህር : ናቸው ።

(1-10 - 3)

1. እሚማ ፣ ይህኛውን ፣ የአካቴን ፣ ሱሪ ፣ ልጠብ ፣ ወይስ ፣ አልጠብ ?
2. መጀመሪያ ፣ ልየው ።
 የለም ፣ ይህኛው ፣ አልቆሽሽም ፣ ገና ፣ ንጹህ ፣ ነው ።
 ዛሬ ፣ እንደገና ፣ ይለብሱታል ።
3. እሺ ፣ ቁምሳጥን ፣ ወስጥ ፣ አስቀምጠዋለሁ ።

(1-10 - 4) ሁለት ፣ ጉረቤቶች

1. ልጅሽ ፣ እንዴት ፣ ነው ?
2. እንድምታወቁው ፣ በጣም ፣ ባለጌ ፣ ሆኗል ።
 ትምህርቱን ፣ በፍጹም ፣ አያጠናም ፣ ሁልጊዜ ፣ ጨዋታ ፣ ያጠዛል ።
 ዘወትር ፣ ቆሻሻ ፣ ልብሶቹን ፣ ማጠብ ፣ አለብኝ ።
3. ያንቺ ፣ ልጅ ፣ ብቻ ፣ አይደለም ።
 ወንድልጅ ፣ እንደዚህ ፣ አስቸጋሪ ፣ ነው ።

4. እንደአንቺ : እግዚአብሔር : ሴትልጅ : ቢሰጠን : መልካም : ነቦር !

ልጅሽ : ሥራ : በጣም : ትረዳሻለሽ ።

5. እባክሽ : ሴትልጅ : ለጊዜው : ናት ።

እንዳልሽው : አሁን : ትረዳሻለሽ ።

ወደፊት : ግን : አግብታ : መሄድዋ : አይቀርም ።

(1-10 - 5)

1. ማሳኦ : አገሩን ለመድክ ፣ ወይ ?

2. ቀስ : በቀስ : እየሰመድኩ : ነው ።

3. ከብዙ : ሰዎች : ተዋወቅኩን ?

4. አዎን ፣ ብዙ : ጓደኞች : አግኝቻለሁ ።

ግን : ከሁሉ : የቅርብ : ጓደኛዬ : አንተ : ነህ ።

5. አመሰግናለሁ ።

1 - 11. የሕመም ፡ ስሜት

(ሐ. = ሐኪም)

1 ከ. ማላኦ ፡ ደሀና ፡ ነህ ?

ዛሬ ፡ ጤናማ ፡ አትመልስም ።

2 ማ. አዎ ፤ ትንሽ ፡ ሆዴን ፡ አሞኛል ።

3 ከ. አጉቴ ፡ ሐኪም ፡ ነው ። ወደ ፡ ክሊኒክ ፡ አብረን ፡ እንሂድ ።

4 ማ. እግዚአብሔር ፡ ይሰጥልኝ ። (ወደ ፡ ክሊኒክ ፡ ይደርሳሉ ።)

5 ሐ. ምንህን ፡ አመመህ ?

6 ማ. ከትላንትና ፡ ጀምሮ ፡ ሆዴን ፡ ያመኛል ።

7 ሐ. የቆየ ፡ ምግብ ፡ በልተሃል ፡ ወይ ?

8 ማ. የለም ፤ ምንም ፡ ልዩ ፡ ምግብ ፡ አልበላሁም ።

9 ሐ. እሺ ፤ አፍህን ፡ ክፈትና ፡ ምላስህን ፡ ልየው ።

አይዞህ ፤ ቀላል ፡ የሆድ ፡ ቁርጠት ፡ ነው ።

አሁን ፡ መድሃኒት ፡ እሰጥሃለሁ ።

ይህንን ፡ እንክብል ፡ መዋጥ ፡ አለብህ ።

10 ማ. አወሳሰዱ ፡ እንዴት ። ነው ?

11 ሐ. ለሦስት ፡ ቀናት ፡ ከምግብ ፡ በኋላ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ እንክብሎኝ ፡

ውሰድ ።

12 ማ. እሺ ፤ አመሰግናለሁ ።

13 ሐ. እግዚአብሔር ፡ ይማርህ ።

(111 - 1)

1. ናአሚ ፡ ሥመመሽ ፡ ትመሴሆለሽ ።
2. አዎን ፤ ከጠዋት ፡ ጀምሮ ፡ ራሴን ፡ ትንሽ ፡ ሥመኛል ።
3. ታዲያ ፡ ከመደሃኒት ፡ ቤት ፡ አሰጢሪን ፡ ገዝተሽ ፡ ብትውጭ ፡
አይጥላሽም-ን ?
4. እሺ ፤ ገዝቼ ፡ እውግለሁ ።

(111 - 2)

1. ማላአ ፡ ደህና ፡ አይደለህም-ን ?
2. አዎን ፤ ከትላንትና ፡ ወዲያ ፡ ጀምሮ ፡ ጥርሴን ፡ ሥመኛል
ጥሩ ፡ የጥርስ ፡ ሐኪም ፡ ታውቃለሁ-ን ?
3. አዎ ፤ ጓደኛዬ ፡ ዶክተር ፡ አበበ ፡ ጥሩ ፡ የጥርስ ፡ ሐኪም ፡ ነው ።
4. እሺ ፤ አድራግውን ፡ ንገረኝ ። ማታ ፡ ወደ ፡ ክሊኒኩ ፡ እሄዳለሁ ።
5. ክሊኒኩ ፡ ስድስት ፡ ኪሎ ፡ ነው ።
ከገንዘብ ፡ ሚኒስትር ፡ መሥሪያ ፡ ቤት ፡ በስተጀርባ ፡ ነው ።

(111 - 3)

1. ሃሎ ፡ ናአሚ ፡ ማታ ፡ እራስተራንት ፡ እራት ፡ አብረን ፡ እንብላ ።
2. ይቅርታ ፤ ዛሬ ፡ በጣም ፡ ስለደከመኝ ፡ በሌላ ፡ ቀን ፡ እንሂድ ።
3. ለምን ፡ ደከመሽ ?
4. ዛሬ ፡ ከጥዋት ፡ እስከ ፡ አሁን ፡ ብዙ ፡ ሥራ ፡ ነበረኝ ።
ራሴንም ፡ ትንሽ ፡ አግመኛል ።
5. እሺ ፤ በሌላ ፡ ጊዜ ፡ እንደገና ፡ ስልክ ፡ እድውልልላለሁ ።
እግዚአብሔር ፡ ይሞርሽ ። ደህና ፡ ሁኝ ።
6. እግዜር ፡ ይሰጥልኝ ። ደህና ፡ ሁኝ ።

(111 - 4)

1. ዶክተር ፡ ከትናንትና ፡ ጀምሮ ፡ ሆዴን ፡ ያመኛል ።

2. ለምርመራ ፡ እዚህ ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ በጀርባህ ፡ ተኛ ።

በየት ፡ በኩል ፡ ሕመም ፡ ይሰማሃል ?

በግራ ፡ ወይስ ፡ በቀኝ ፡ ጉንህ ፡ ነው ?

3. በመሃል ፡ ነው ።

4. የተለየ ፡ ምግብ ፡ በልተህ ፡ ነበርኝ ?

5. የለም ፤ አልበላሁም ።

ግን ፡ በጌደኛይ ፡ ሰርግ ፡ ላይ ፡ ብዙ ፡ ጠግሁ ።

6. ምክንያቱ ፡ እሱ ፡ ነው ! ግድ ፡ የለም ።

ይህንን ፡ መድሃኒት ፡ ዋጥ ። ተሎ ፡ ትድናለህ (= ይገልጻል) ።

(111 - 5)

1. ምን ፡ ሆነሃል ?

2. በጣም ፡ ብርድ ፡ ብርድ ፡ ይለኛል ።

ወባ ፡ በሽታ ፡ ላይሆን ፡ አይቀርም ?

3. ይህ ፡ ደጋ ፡ ነው ፤ ወባ ፡ የለም ።

ከእዚህ ፡ ውጭ ፡ ተገዘህ ፡ ነበር ፡ ወይ ?

4. የለም ፤ የትም ፡ አልሄድኩም ።

5. እሺ ፤ መጀመሪያ ፡ የሰውነትህን ፡ ሙቀት ፡ እለካለሁ ።

ብዙ ፡ ትኩላት ፡ የለህም ። አይዘህ ፤ ምንም ፡ አይልህም ።

ይህንን ፡ መድሃኒት ፡ እየዋጥክ ፡ ለሁለት ፡ ቀናት ፡ ዕረፍት ፡ አድርግ ።

(111 - 6)

1. የትኛውን ፡ ጥርስህን ፡ ያምሃል ?

2. የላይኛውን ፡ የፊት ፡ ጥርሴን ፡ ነው ።

3. ከፊት : ጥርሶችህ : የትኛውን : ነው ?
የግራውን : ነው : ወይስ : የቀኙን ?
4. የቀኙን : ነው ::
5. ሳክምህ : ምናልባት : ትንሽ : ያምህ : ይሆናል ::
ታገስ ፤ አትጎዳህ ::
6. አ ፤ ጥርሱ : መነቀል : አለበት-ን ?
7. አይዘህ ፤ መልኩ : እሞላለሁ ::
እሺ ፤ ጨርሼለሁ ::
ከምግብ : በኋላ : ጥርሶችህን : መፋት (=መረጠ) : አትርሳ ::
8. ሌላ : ጊዜ : እንደገና : መምጣት : አለበት-ን ?
9. አዎን ፤ ከነገ : ወዲያ : እንደገና : ና ::

1 - 12. ግብዣ

(አ = አልማዝ ፍ. = ፍአሚ)

1 አ. ሃሎ : ፍአሚ :: እንደምን : ነሽ ?

2 ፍ. እግዜር : ይመስገን ፤ ደህና : ነኝ :: አንድስ ? ደህና : ነሽ ?

3 አ. አዎ ፤ ደህና : ነኝ ::

ምናልባት : የሚመጣው : እሁድ : ጊዜ : ካላቸው : ከማላክ : ጋር :

ምሳ : ልንጋብዛቸው : አስገናኝ ::

4 ፍ. በደህታ ፤ በቡራ : ጊዜ : አለኝ ::

ግን : ማላክ : ጊዜ : እንዳለው : አላውቅም ::

ነገርግን : ጠይቄው : ስልክ : እደውልልሻለሁ ::

5 አ. እሺ ፤ መልሰሽን : እጠብቃለሁ ::

6 ፍ. አሎ : የአቶ : ሐይሉ : መኖሪያ : ቤት : ነው ?

7 አ. አዎን ፤ አልማዝ : ነኝ ::

የማላክ : መልስ : እንዴት : ነው ? ጊዜ : አለው-ን ?

8 ፍ. እሺ : ብሎኛል :: በሰንት : ሰዓት : ብንመጣ : ይሻላል ?

9 አ. ልክ : በሰድስት : ሰዓት : ብትመጡ : ጥሩ : ነው ::

መንገዱን : በደንብ : ታውቂያለሽ ?

10 ፍ. አትሰጊ ፤ በደንብ : አውቀዋለሁ :: አመሰግናለሁ ::

11 አ. ግድ : የለም :: ጤና : ይስጥልኝ ::

(112 - 1)

1. በትላንትው : ግብዣ : ላይ : አጠገብሽ : የሃብረው : ልጅ : ማን : ነው?
2. የአክሱቴ : ልጅ : ነው :: መልክ : መልካም : አይደል ?

(112 - 2)

1. ቀድሞ : የመታሃት : ልጅ : ማን : ነች ?
2. እኅቴ : ናት :: ዛሬ : ከትምህርት : ቤት : ስለቀረገች : መታኳት ::

(112 - 3)

1. አያታችሁ : እንዴት : ነበሩ ?
2. ጀግና (= ደፋር) : ነበሩ ::
 ቡዌካ : ውስጥ : የአገኘትን : ትልቅ : አንበሳ : ለጦር : ገደለው :
 ነበር ::

(112 - 4)

1. አልማዝ ፤ ትናንትና : የገዛሸው : የወርቅ : አምባር : የት : ነው ?
2. ዛሬ : ሕዝብ : በበዛበት : አውቶቡስ : ወስጥ : ጠፋብኝ ::

(112 - 5)

1. ተማሪ : ነህ : ወይስ : ሠራተኛ ?
2. ሠራተኛ : ነኝ ::
3. የምትሠራበት : ቦታ : ከቤትህ : ሩቅ : ነው ?
4. ብዙ : አይርቅም ::
 በአውቶቡስ : አሥር : ደቂቃ : ብቻ : ይፈጽል ::

(112 - 6)

1. ትላንትና ፡ አጠ ፡ ከፈረንሳይ ፡ አገር ፡ እንደተመለሰች ፡ ታውቂያለሽ ?
2. አዎ ፤ እናትዎ ፡ ነገረችኝ (= ከእናትዎ ፡ ሰማሁ) ።
3. ከርስዎ ፡ ጋር ፡ መቼ ፡ መገናኘት ፡ እንችል ፡ ይመስልሻል ?
4. ምናልባት ፡ ዛሬ ፡ ብዙ ፡ ጉዳይ ፡ ሰላላት ፡ ነገ ፡ ብንጠይቃት ፡ ይገባል ።

(112 - 7)

1. ማሳኦ ፤ ናኦሚ ፡ ወደ ፡ ሐረር ፡ እንደምትጓዝ ፡ ሰምተሃል ?
2. ይህንን ፡ ገና ፡ አልሰማሁም ። መቼ ፡ ነው ፡ የምትጓዝ ?
3. ከነገ ፡ ወዲያ ፡ እንደምትጓዝ ፡ ለባለቤቴ ፡ ነግራዋለች ።

(112 - 8)

1. አጠ ፤ ነገ ፡ ናኦሚ ፡ ለሽርሽሩ ፡ ትመጣለች-ን ?
2. ቤርግጥ ፡ አላውቅም ። ትናንትና ፡ ትንሽ ፡ አሟት ፡ ነበር ።
3. እሺ ፤ ስልክ ፡ ደውሎ ፡ መምጣት ፡ እንደምትችል ፡ እጠይቃለሁ ።
4. ሰላም ፡ ቢይልኝ (= ሰላምታ ፡ አቅርቧልኝ) ።

(112 - 9)

1. ሰማ ፡ ትላንትና ፡ ከትምህርት ፡ ቤት ፡ ለምን ፡ ቀረሀ ?
2. መምህር ፡ ጉንፋን ፡ ስለያዘኝ ፡ ወደ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ መምጣት ፡ አልቻልኩም ።
3. አሁን ፡ ዳንክ-ን ?
4. እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ፡ ድኛለሁ-(ድኝያለሁ) ።

(1-12 - 10)

1. አባባ ፡ አክሱቴ ፡ ላቀኛ ፡ ጉብዝ ፡ ተማሪ ፡ ነበረኝ-ን ?
2. የ'ለም ፤ ሰነፍ ፡ ስለነበረኝ ፤ አንዳንድ ፡ ጊዜ ፡ ከትምህርት ፡ ቤት ፡ ትቀርኝ ፡ ት'መ'ታ ፡ ነበር ።

(1-12 - 11)

1. ከቤትህ ፡ ወደ ፡ ሥራ ፡ ቦታ ፡ በእግርህ ፡ ትሄዳለህ-ን ?
2. የ'ለም ፤ ቢሮዬ ፡ ከቤቴ ፡ በጣም ፡ ሩቅ ፡ ስለሆነ ፤ በአውቶቡስ ፡ እሄዳለሁ ።
3. ስንት ፡ ደቂቃ ፡ ይፈጅል ?
4. አርባ ፡ ደቂቃ ፡ ያህል ፡ ይፈጅል ።

(1-12 - 12)

1. አባባ ፡ ዛሬ ፡ አባባ ፡ ከከፍል ፡ ለምን ፡ እንደቀረ ፡ ታውቁም ? አንቺ ፡ የሱ ፡ ጉረበት ፡ ነሽ ፡ አይደል ?
2. አዎን ፡ መምህር ፡ ትናንት ፡ ጉንፋን ፡ ይዘት ፡ ነበር ። ምናልባት ፡ ስለዚህ ፡ ዛሬ ፡ ወደ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ አልመጣም ።
3. እሺ ፤ ከትምህርቱ ፡ በኋላ ፡ ጠ'ይቂው ። ነገ ፡ እንዴት ፡ እንደሆነ ፡ ንገራኝ ።
4. እሲ ፡ መምህር ፤ እንዳሉኝ ፡ አደርጋለሁ ።

1 - 13. የክብር : ቤት (1)

(ሐይለ) = የክብር : አባት ላ(ቀኙ) = የክብር : እናት)

- 1 አ. እንኳን : ደህና : መጣችሁ ! ስንጠብቃችሁ : ነቦር ::
- 2 ና. እንኳን : ደህና : ቆያችሁ ! ይህን : አጠ : እኑሆ ::
- 3 አ. በጣም : አመሰግናለሁ ! ክብር : ናአሚና : ማሳኦ : መጡ ::
- 4 ከ. እገር ፤ አሁን : እመጣለሁ ::
- 5 ማ. ጤና : ይሰጥልኝ ፤ ክብር ::
- 6 ከ. እንኳን : ደህና : መጣችሁ :: እባካችሁ : ግቡ ::
 ወደ : ሳሉት : ብትመጡ ::
 አባባ ፤ ጓደኞቼ : ናቸው ::
 ሚስተር : ማሳኦና : ሚስ : ናአሚ : ይባላሉ ::
 እርሳቸው : አባታችን : ናቸው ::
- 7 ሐ. እንኳን : ደህና : መጣችሁ ::
 እንደምን : አላችሁ ?
- 8 ማ. እንኳን : ደህና : ቆይ ::
- 9 ሐ. እዚህ : ተቀመጡ :: አገሩን : ለመዳችሁ ?
 ወደ : አገራችን : ከመጣችሁ : ብዙ : ጓደኞች : አገኛችሁ-ን ?
- 10 ማ. ቀስ : በቀስ : እየለመድን : ነው ::
 ክብር : በሁሉ : ነገር : ስለሚረዳን : ችግር : የለብንም ::
- 11 ከ. የለም : አባባ ፤ እሱ : እራሱ : ሁሉን : ነገር : ያደርጋል ::
- 12 ሐ. ኅሽ : አንተ : ጉጠዘ : ነህ !
- 13 አ. እናታችን : እወጥ : ቤት : ሥራ : ይዛለች ::
 እንደጨረሰች : ትመጣለች ::
- 14 ላ. እንኳን : ደህና : መጣችሁ : ልጆቼ !
- 15 ና. እንኳን : ደህና : ቆይ ::

16 ላ. አሀ : በጣም : ቆንጆ : ልጅ : ነሽ ! ደህና : ነሽ-ን ?

17 ና. እግዜር : ይመስገን ፤ ደህና : ነኝ ።

18 ላ. ምሳ : ተዘጋጅቷል ። ወደ : ምግብ : ቤት : እንለፍ ።

(1-13 - 1)

1. ወደ : ኢትዮጵያ : ከመምጣትሽ : በፊት : ከአፍሪካ : የት : የት : አገር : ጉብኝት ?
2. ኬኒያንና : ታንዛኒያን : ጉብኝታችሁ ::

(1-13 - 2)

1. ወደ : አገርህ : ከተመለሰክ : በኋላ : ምን : ትሠራለህ ?
2. በዩኒቨርሲቲ : ትምህርቴን : እቀጥላለሁ ::

(1-13 - 3)

1. ዮሐንስ : እየበላህ : መጽሐፍ : አታንብብ !
2. ይቅርታ ፤ ጥዋት : ጊዜ : ስለሌለኝ : እባክሽ : ባንብብ ::

(1-13 - 4)

1. አባባ : ከአገራችሁ : ከአክሱትሽ : ማንን : ትወዳለሽ ?
2. አክሱቴ : በመጣች : ቁጥር : ገንዘብ : ስለምትሰጠኝ : ከአገራቴ : ይልቅ : እወዳታለሁ ::

(1-13 - 5)

1. አባባ : "ጠንክረህ : አጥና!" : ነገርኩህ ::
እንደዚህ : ካጠናህ : በፈተናው : ሳትወድቅ : አትቀርም ::
2. ከዛሬ : ጀምሮ : በደንብ : ስለማጠና : አይዘን : እማማ ::
3. በወሬ : ብቻ : ሳይሆን : በሥራ : ማሳየት : አለብህ ::

(1-13 - 6)

1. እማማ : ርቦኛል :: ልብላ : ወይ ?
2. የለም ፤ አንተ : አሁን : ትልቅ : ልጅ : ነህ : አይደል ?
አባትህ : እስኪገባ : ጠብቀን : አብረን : እንጠለን ::

(113 - 7)

1. ሙሐረመድ ፡ የክረምት ፡ ዕረፍት ፡ ሲመጣ ፡ ምን ፡ ታደርጋለህ ?
2. ወደ ፡ ሐረር ፡ እመለስሃ ፡ አባቴን ፡ በሉቅ ፡ ሥራ ፡ እረዳለሁ ።
3. አባትህ ፡ ምን ፡ ይነግዳሉ ?
4. ጨርቃ ፡ ጨርቅሃ ፡ ልብሶች ፡ ይነግዳል ።

(113 - 8)

1. ልጆቼ ፡ ምግብ ፡ ከመበላታችሁ ፡ በፊት ፡ እጆቻችሁን ፡ መታጠብ ፡ አትርሱ ።
2. እንግዶች ፡ ይመጣሉን ? ዛሬ ፡ ብዙ ፡ ምግብ ፡ አዘጋጅተናል !
3. ዛሬ ፡ የአጠ ፡ የልደት ፡ ቀን ፡ መሆኑን ፡ ረስታችሁታል ፡ ወይ ?

(113 - 9)

1. አሰፋ ፡ ሲመጣ ፡ ወደ ፡ ቢሮዬ ፡ እንዲመጣ ፡ ንገረው ።
2. እሺ ፡ በአሥር ፡ ደቂቃ ፡ ውስጥ ፡ ሳይመጣ ፡ አይቀርም ።

(113 - 10)

1. በክፍላችን ፡ ከሁሉ ፡ ማን ፡ ትጉህ ፡ ተማሪ ፡ እንደሆነ ፡ ታውቃለሁ ?
2. ለማ ፡ ነው ! ቢያመውም ፡ እንኳ ፡ ሁሉ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ ይመጣል ።

(113 - 11)

1. ነገ ፡ ወደዚህ ፡ መምጣት ፡ ትችላለህ ?
2. ከአለሁ ፡ ሳልመጣ ፡ አልቀርም ።
3. ባትኖርህ ?
4. ከነገ ፡ ወዲያ ፡ እመጣለሁ ።

(113 - 12)

1. ነገ : ጊዜ : ከሌለሽ : ከነገ : ወዲያ : መምጣት : ትችሉለሽ ?
2. ይቅርታ ፤ ከነገ : ወዲያም : ጊዜ : ስለሌለኝ : የሚመጣው : ዓርብ : ልምጣ ?
3. እሺ ፤ ዓርብ : ሰኞም : ጥሩ : ነው ።
በእርግጥ : ከቀትር : በፊት : ነይ ።

(113 - 13)

1. ጓደኞቻችን : አይዳ : ከእንግሊዝ : አገር : ትናንተኛ : እንደገባች : ታውቂያለሽ ?
2. አዎን ፤ ከእኛትዋ : ሰምቻለሁ ። ባለቤትዋ : ከርሷ : ጋር : ነበሩ ?
3. የለም ፤ እርሳቸው : ነገ : እንደሚመጡ : ነገረችኝ ።

(113 - 14)

1. ማሳኦ : ተኪዮ : የምትኖርበት : ቤት : እንዴት : ነው ?
2. አሁን : የምኖርበት : ቤት : በጣም : ትንሽ ነው ፤ ኪራይ : ግን : ካፍተኛ : ነው ።
3. ወደ : ተኪዮ : እስክትመጣ : የኖርክበት : ቤትስ ?
4. ሰፊ : ነበር ። በገጠር : ገና : ሰፊ : መሬት : አለ ።

1 - 14. የከባድ : ቤት (2)

1 ሐ. ሚስት : ፍትህ : እባክሽ : አልማዝ : አጠገብ : ቁጭ : ቢዩ ::
ሚስተር : ማሳኔ : እባክህ : ከከባድ : ፊት : ለፊት : ተቀመጥ ::

2 አ. አባባ : እባክሽ : ገቢታውን : ይባርኩ ::

3 ሐ. (ጸሎት : አድርገው) እግዚአብሔር : ይባርክ :: ብሉ : ልጆቹ ::

4 አ. ይህ : የዶሮ : ወጥ : ነው ::

ፍትህ : ከዶሮ : ብልቶች : ምን : ትወዳለሽ ?

5 ና. እባክሽ : የዶሮ : ቅልጥም : እውዳለሁ ::

6 ላ. ይህንን : የበግ : ወጥና : ለላግ : ሞክሩ : ልጆቹ ::

7 ና. ይህ : የበግ : ወጥም : በጣም : ይጥማል !

የአትክልት : ወጡ : ከየትኛው : አትክልት : የተሠራ : ነው ?

8 ላ. ከጉመንና : ድንች : ነው ::

ጉመን : በአገራችን : የተለመደ : አትክልት : ነው ::

9 ከ. ማሳኔ : የምትወደውን : ውሳኔ :: አትግደርደር !

10 ማ. እሺ ፤ እባክህ : ያንን : ጨው : አቀብለኝ ::

11 ከ. እኚህ :: ዳቦ : ትፈልጋለህ ?

12 ማ. የለም ፤ እንጀራ : ይኸለኛል ::

አሁን : ከዳቦ : እንጀራ : እመርጣለሁ ::

13 ላ. በአገራችሁ : ለቁርስ : ዳቦ : ትጠላላችሁ : ወይስ : ሌላ : ነገር ?

14 ና. ባገራችን : ሩዝ : የባህል : ምግብ : ነው ::

ወጣቶች : ግን : ለቁርስ : ዳቦና : እንቁላል : ከቡና : ወይም :

ሻይ : ጋር : ይጠላሉ ::

15 ማ. ኢትዮጵያስ : ቁርስ : እንዴት : ነው ?

16 አ. ብዙ : ጊዜ : ዐዋቂዎች : እንጀራ : በልተው : ቡና : ይጠጣሉ ::

ልጆች : ዳቦና : ወተት : ለቁርስ : ይመገባሉ ::

(114 - 1)

1. ዲሬክተር ፡ ነገ ፡ በቀድሞ ሆኖ ፡ ምን ፡ መሥራት ፡ አለብኝ ?
2. እንደመጣህ ፡ ዛሬ ፡ የጅመርከውን ፡ ሒሳብ ፡ ጨርሰህ ፡ የዚህን ፡ ወር ፡ የሥራ ፡ ሪፖርት ፡ ጻፍ ።

(114 - 2)

1. አልማዝ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ ገብተሽ ፡ ምን ፡ ትሠራለሽ ?
2. ትንሽ ፡ ዕረፍት ፡ አድርጌ ፡ እራት ፡ አዘጋጃለሁ ።

(114 - 3)

1. ልጆች ፡ ምግብ ፡ ተዘጋጅቷል ።
እጆቻችሁን ፡ ታጥባችሁ ፡ ገቦታ ፡ ቅረቡ !
2. እሺ ፤ እጣጣ ። ተሎ ፡ እንቀርባለን ።
እንደውም ፡ በጣም ፡ ርቦን ፡ ነበር ።

(114 - 4)

1. ሚስት ፡ ናአሚ ፡ "ከፍጅ" ፡ በሚለው ፡ ቃል ፡ አጭር ፡ ዓረፍተ ፡ ነገር ፡ ሥሪ ።
2. እሺ ። መስኮቱን ፡ ከፍጅ ፡ ወደቡን ፡ አየሁት ።
3. ልክ ፡ ነው ። ይህ ፡ የምን ፡ ዘፈን ፡ ነው ?
4. ሴትአያቴ ፡ የምትወደው ፡ ታዋቂ ፡ የጃፓንኛ ፡ ዘፈን ፡ ነው ።

(114 - 5)

1. ሚስተር ፡ ጆን ፡ ከቤተ ፡ ሰብሀ ፡ ማን ፡ ቀድሞ ፡ በጥዋት ፡ ይነሣል ?
2. ከሁላታችንም ፡ ቀድሞ ፡ ጠዋት ፡ የምትነሣው ፡ እናቴ ፡ ናት ።
3. ጠዋት ፡ ተነሥተው ፡ ምን ፡ ይሠራሉ ?
4. ቁርስ ፡ አዘጋጅታ ፡ ታስነሣላለች ።

(1-14 - 6)

1. ትንሹ ፡ ልጅዎ ፡ አይቶኝ ፡ ከባሩ ፡ በኋላ ፡ ተሸክሟል !
2. እሱ ፡ በጣም ፡ ዓይን ፡ አፋር ፡ ነው ።
ለማ ፡ እዚህ ፡ መጥተህ ፡ ለአገራችሁ ፡ ሰላምታ ፡ አቅርብ !

(1-14 - 7)

1. ልጆች ፡ ገበታ ፡ ስለትቀርቡ ፡ እጆቻችሁን ፡ ታጥባችኋል ?
2. እኔ ፡ ታጥቤያለሁ ፤ አሰፋ ፡ ግን ፡ አልታጠብም ።
3. አሰፋ ፡ እጅቸህን ፡ ሳትታጠብ ፡ አትብላ !
በደንብ ፡ ታጥቦህ ፡ ብላ !

(1-14 - 8)

1. በመንገድ ፡ ትንሸዋን ፡ ድመት ፡ አይተሽ ፡ ምን ፡ አደረግሽ ?
2. በእጆቼ ፡ ይገጫያት ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ መጣሁ ።
3. ምን ፡ ቀለም ፡ ጠጉር ፡ አላት ?
4. ነጭና ፡ ጥቁር ፡ ነው ።

1 15. የከብደ : ቤት (3)

1 ና. የባላሃው : ምላ : በጣም : ግሩም : ነው !

እናትሽ : በእውነት : በጣም : ባለሙያ : ናቸው !

2 አ. አመሰግናለሁ :: ነገር : ግን : ተጨማሪ : ምግብ : ይቀርባል ::

3 ማ. እንዴ : ገና : ሌላ : ምግብ : ሊመጣ : ነው ?

በብኩሌ : በጣም : ጠግቤያለሁ (= ሆዴ : በጣም : ሞልቷል) ::

4 ላ. ምን : በላቸው ?

ፍራፍሬና : ኬክ : መብላት : አለባቸው !

5 ና. ኬኩንም : እናትሽ : የጋገሩት : ነው : ወይ ?

6 አ. የለም :: ከጣፋጭ : ምግቦች : መሸጫ : ቤት : የተገዛ : ነው ::

7 ላ. ምን : ትጠግላቸው : ቡና : ወይስ : ሻይ ?

8 ና. እማማ :: ለኔ : ሻይ : ይሻለኛል ::

9 ማ. ለኔ : ግን : እባክዎ : ቡና : ይሁንልኝ ::

10 አ. ናሎ : የናንተም : ሻይ : እንደዚህ : ነው ?

11 ና. ከዚህ : የተለየ : ነው ::

የኛ : ሻይ : ቀለሙ : ወደ : አረንጓዴነት : ያደላል ::

ያለ : ስኳር : እንጠግባለን ::

12 ሐ. እኛም : ቀድሞ : ቡና : ያለ : ስኳር : ወይም : በጨው :

እንጠግ : ነበር ::

እንደምታውቁት : ቡና : በመጀመሪያ : የተገኘው : "ከፋ" : በተባለ :

ክፍለ-ሀገር : በኢትዮጵያ : ነው ::

13 ማ. እግዜር : ይሰጥልኝ :: በጣም : ጥሩ : ምግብ : በላን ::

14 ላ. አብሮ : ይሰጠን :: ግን : በደንብ : አልበላቸውም !

1 - 16. የማሳኦ : ቤተሰብ

1 ሐ. ሚስተር : ማሳኦ : የኢትዮጵያ : እንግድነትሀ : ተስማምቶሃል ?

2 ማ. እግዚአብሔር : ይመስገን :: በሁሉም : ነገር : ተደስቻለሁ ::

ለቤተሰቤም : ስለአዮሁት : ነገር : ሁሉ : ድብዳቤ : ጽፌላቸዋለሁ ::

3 ሐ. ወንድሞችና : እገቶች : አለሁን ?

4 ማ. አዎ ፤ አንድ : ወንድምና : አንድ : እገት : አለኝ ::

5 ሐ. ታላላቆችህ : ናቸው : ወይስ : ታናናሾችህ ?

6 ማ. ወንድሜ : ታላቋ : ነው :: ሙያውም : መሀንዲስ : ነው ::

እገቴ : ግን : ታናሼ : ናት ::

የከፍተኛ : ሁለተኛ : ደረጃ : ትምህርት : ቤት : ተማሪ : ነች ::

7 ላ. እናትህ : ሥራ : አላቸውን ?

8 ማ. እስከ : አምና : የመለሰተኛ : ሁለተኛ : ደረጃ : ትምህርት : ቤት :

አስተማሪ : ነበረች ::

አሁን : ግን : የቤት : እመቤት : ናት ::

9 ሐ. የአባትህ : ሙያ : ምንድን : ነው ?

10 ማ. የባንክ : ሠራተኛ : ነው ::

11 ሐ. በዩኒቨርሲቲ : ምን : ሙያ : አጥንተሃል ?

12 ማ. በሕግ : ጥናት : ተመርቄያለሁ ::

ይቅርታ : አባባ : ሥራዎ : ምንድን : ነው ?

13 ሐ. የመንግስት : መሥሪያ : ቤት : ሠራተኛ : ነኝ ::

1 ና. ጤና : ይስጥልኝ ::

2 ሠ. ጤና : ይስጥልኝ ::

3 ና. የውጭ : ምንዛሪ : አገልግሎት : ስንት : ቁጥር : መስኮት : ላይ :
ካው ?

4 ሠ. በስተ-ቀኝዎ : ያለው : ቁጥር : ሰባት : መስኮት : ካው ::

5 ና. እካዚህን : ቼኮች : ለመመዘር : እፈልግ : ነበር ::

6 ሠ. አንድ : የኅምሳ : ዶላር : አንድ : የሃያ : ዶላርና : ሦስት : የአሥር :
ዶላር : ቼክ : ካው :: ልክ : ነኝ ?

7 ና. ትክክል : ነዎት :: በጠቅላላው : መቶ : ዶላር : ይሆናል ::

8 ሠ. እባክዎ : በቼክዎችዎ : ላይ : ይፈርሙብኛቸው ::

ከመቶ : አንድ : የአገልግሎት : ዋጋ : ይከፍላሉ ::

ይህንን : ፎርም : ወደጣቢያዎ : መስኮት : ይወስዱና : ከገንዘብ :

ከፋይዎ : ገንዘቡን : ይቀጥሉ ::

1 - 18. ፖሊታ : ቤት

(ሠ. = የፖሊታ : ቤት : ሠራተኛ)

1 ማ. ጤና : ይሰጥልኝ :: እንደምን : አደፋ ::

2 ሠ. እግዚአብሔር : ይመስገን :: እንደምን : አደፋ ::
ምን : ልርዳዎ ?

3 ማ. ወደ : ጃፓን : እሽግ : ለመላክ : እፈልግ : ነበር ::

4 ሠ. ቦአዮር : ወይስ : ጠሕር : መላክ : ይፈልጋሉ ?

5 ማ. በቅድሚያ : ይመዘኑልኝና : በሁለቱም : መንገድ : ለመላክ :
የሚያስከፍለውን : ዋጋ : ይንገሩኝ ::

6 ሠ. አንድ : ኪሎ : ተኩል : ነው ::
ጠሕር : ለመላክ : አሥራ : አምስት : ብር : ቦአዮር : ከሆነ :
ስድሳ : ብር : ያስከፍላል ::

7 ማ. ቦአዮር : መልእክት : ይሁንልኝ ::
ለዕቃው : የመድን : ዋስትና : ማግኘት : እችላለሁ-ን ?

8 ሠ. አዎን ፤ ዋስትና : አለው ::
ዕቃው : ቢጠፋ : የተወሰነ : ክፍያ : ያገኛሉ ::

9 ማ. ለማንኛውም : የተመዘገበና : ፈጣን : መልእክት : ይሁንልኝ ::

10 ሠ. ይህንን : ፎርም : ይሙሉና : ከታች : ይፈርሙ ::

11 ማ. ጃፓን : ለመድረስ : ምን : ያህል : ቀኖች : ይፈጃል ?

12 ሠ. አሥር : ቀኖች : ያህል : ይወስድ : ይሆናል ::

13 ማ. እንዲሁም : ይህን : ካርድ : ወደ : ፓሪስ : መላክ : እፈልጋለሁ ::

14 ሠ. የአምሳ : አምስት : ሳንቲም : ቴንብር : ይገዛሉ ::

15 ማ. እሺ ፤ ሒሳቡ : ይኸው ::

16 ሠ. አመሰግናለሁ ::

1 - 19. የልብስ ፡ ንጽህና ፡ መስጫ

(ል = ልጃገረድ ሠ. = ሠራተኛ)

1 ማ. እኅት ፡ የሚታጠቡ ፡ ልብሶች ፡ አሉኝ ።

እዚህ ፡ አካባቢ ፡ ልብስ ፡ አጣቢ ፡ ይገኛል-ን ?

2 ል. ከካብረት ፡ ሱቁ ፡ ቀጥሎ ፡ ባለው ፡ መታጠፊያ ፡ ላይ ፡ ታገኛለህ ።

3 ማ. ሱቁ ፡ ምን ፡ ምልክት ፡ አለው ?

4 ል. ከፊት ፡ ለፊት ፡ በአረንጓዴ ፡ የተጻፈ ፡ ማስታወቂያ ፡ አለ ።

ስሙ ፡ "ሩቅ ፡ ምስራቅ ፡ የልብስ ፡ ንጽህና ፡ መስጫ" ፡ ይባላል ።

5 ማ. እንደምን ፡ ዋልክ ።

6 ሠ. እንደምን ፡ ዋለ ።

7 ማ. አንድ ፡ ጃኬት ፡ አንድ ፡ ሱሪ ፡ ሁለት ፡ ሹራቦችና ፡ ሦስት ፡

ሽሚዞች ፡ የሚታጠቡ ፡ አሉኝ ።

በተለይ ፡ ይህ ፡ ሽሚዝ ፡ ቀለም ፡ ስለነካው ፡ በደንብ ፡ አጽዳልኝ ።

ለመቼ ፡ ይደርሳል ?

8 ሠ. ከሦስት ፡ ቀኖች ፡ በኋላ ፡ መጥተው ፡ ይውሰዱ ።

9 ማ. ሱቁ ፡ በሰንት ፡ ሰዓት ፡ ይዘጋል ?

(= እስከ ፡ ሰንት ፡ ሰዓት ፡ ትሠራላችሁ ?)

10 ሠ. ሱቁ ፡ እስከ ፡ ምሽቱ ፡ አንድ ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ክፍት ፡ ነው ።

ለመውሰድ ፡ ሲመጡ ፡ ይህን ፡ ደረሰኝ ፡ መያዝ ፡

አይዘገቡ(አይርሱ) ።

1 - 20. የቤት : ኪራይ

1 ና. አልማዝ : በሆቴል : መኖር : ሰልጥኖሽ !

ምግባቸውም : ውድ : ስለሆነ : ራሴ : ማብሰል : እፈልጋለሁ ::

ስለዚህ : የሚከራይ : ቤት : ማግኘት : አልቻልኩም ?

2 አ. የምትችይ : ይመስለኛል ::

3 ና. አገሩን : ገና : ስለማላውቅ : በፍለጋው : ልትረጁኝ : አትችይም ?

4 አ. እኚ ፤ ልረዳሽ : እሞክራለሁ ::

ነገር : ግን : ምን : ዓይነት : ቤት : ትፍልገላለሽ ?

እስከ : ስንት : ብር : ለመክፈል : ትችላለሽ ?

5 ና. መታጠቢያና : ወጥ : ቤት : ያለው : ሆኖ ፤ መኝታና : ማንበቢያ :

ክፍሎች : ካለው : ይበቃኛል ::

እንደዚህ : ያለ : ቤት : በምን : ያህል ይገኛል ?

6 አ. እንደ : ቤቱ : ዓይነትና : እንደ : ሥፍራው : ይለያያል ::

ምናልባት : ከመቶ : አምስት : እስከ : ሁለት : መቶ : ብር : ይደርስ :

ይሆናል ::

7 ና. እንደዚያ : ከሆነ : እባክሽ : ፈልገልኝ ::

ነገር : ግን : ከኪራይ : ዋጋ : ሌላ : ክፍያ : የለም ?

8 አ. ሌላ : ክፍያ : የለም ::

ምናልባት : ጥቂት : የቀድሞያ : ክፍያ : ያስፈልግ : ይሆናል ::

9 ና. የቤት : ዕቃ : ያሟላሉ : ወይስ : በግል : መግዛት : አለብኝ ?

11 አ. በእርግጥ : በግልሽ : መግዛት : አለብሽ ::

ወደ : ሀገርሽ : ስትመለሽ : ልትሸጧቸው : ትችላለሽ ::

12 ና. ታዲያ : ለዩኒቨርሲቲው : ቅርብ : ቢሆን : የተሻለ : ነው ::

1 - 21. የጸጉር : ስተካካይ : ሱቅ

(ጸ. = የጸጉር : አስተካካይ)

1 ማ. ጤና : ይስጥልኝ ::

2 ጸ. ጤና : ይስጥልኝ :: ጸጉርዎትን : ይስተካካሉ-ን ?

3 ማ. አዎን ::

4 ጸ. ሁለት : ሰዎች : ይቀድሙ-ዎታል ::

እስከዚያው : አረፍ : ይበሉ ::

ወንድም :: እዚህ : ይሁኑ ::

ጸጉርዎን : ብቻ : ነው :: ወይስ : ጸምዎንም : ይላጫሉ ?

5 ማ. አዎ ፤ ጸሜንም : እላጫለሁ ::

6 ጸ. ጸጉርዎን : እንዴት : መስተካከል : ይፈልጋሉ ?

ቦጣም : ላላጥርልዎት ?

7 ማ. ቦጣም : አይጠር ::

8 ፀ. ሻምፔ : ያስፈልግዎታል-ን ?

9 ማ. ሻምፔ : አያስፈልገኝም ::

10 ፀ. አማርኛ : ጥሩ : ይናገራሉ !

ኢትዮጵያ : ውስጥ : ብዙ : ጊዜ : ኖረዋል-ን ?

11 ማ. ወደ : አራት : ወሮች : ያህል : ሆነኝ ::

አማርኛ : በደንብ : አልቻልኩም ፤ ገና እያጠናሁ : ነው ::

12 ፀ. አገሩን : እየሰመዱት : ነው ?

13 ማ. አዎን ፤ እየሰመድኩት : ነው ::

14 ጸ. ጸጉርዎ : ጠቂ : የተስተካከለ : ይመስለኛል ::

በመሰታወቱ : ይመልከቱት :: አንዴት : ይመስልዎታል ?

15 ማ. ጥሩ : ተስተካክሏል :: እግዜር : ይስጥልኝ ::

ሰንገት : ልክፈል ?

16 ጸ. አ'ሥር : ብ'ር : ነው ::

17 ማ. ይኸውና ::

18 ጸ. እግዚአብሔር : ይስጥልኝ ::

19 ማ. አብሮ : ይስጠን :: ጤና : ይስጥልኝ ::

20 ጸ. ደህና : ይሁኑ ::

1 - 22. የሕክምና ፡ ክሊኒክ

(ና. = ነርስ = አስታማሚ ደ. = ዶክተር = ሐኪም)

1 ና. ጤና ፡ ይስጥልኝ ፣ ሲስተር ። ዶክተሩ ፡ ገብተዋል-ን ?

2 ና. አዎን ፣ ነገር ፡ ግን ፡ ሌላ ፡ ታካሚ ፡ እየነጋገሩ ፡ ነው ።

ዶክተር ፡ እንዲያይት ፡ ከፈለጉ ፡ ይህን ፡ ፎርም ፡ ሞልተው ፡ ተራዎን ፡ ይጠብቁ ።

3 ና. እሺ ። ሲስተር ፡ ፎርም-ን ፡ ሞልቼ ፡ ጨርሼያለሁ ።

4 ና. ተራዎም ፡ ስለደረሰ ፡ ወደ ፡ ምርመራ ፡ ክፍል ፡ ይግቡ ።

5 ደ. ጤና ፡ ይስጥልኝ ። እዚህ ፡ ይቀመጡ ።

ቸግርሽ ፡ ምንድን ፡ ነው ?

6 ና. ከትላንትና ፡ ጀምሮ ፡ ራሴን ፡ በጣም ፡ ያመኛል ።

ትኩሳት ፡ ይለማኛል ።

7 ደ. ሌላ ፡ የሕመም ፡ ሰሜት ፡ አለሽ-ን ?

ከከተማ ፡ ውጭ ፡ በቅርብ ፡ ቀን ፡ ተገዘሻል-ን ?

8 ና. ሌላ ፡ ሕመም ፡ አይለማኝም ። ገዙም ፡ አላደረግኩም ።

(ዶክተሩ ፡ የደም ፡ ግፊትዎን ፡ ለከው)

9 ደ. ብዙ ፡ የሥራ ፡ ጫና ፡ አለብሽ-ን ?

ለሞጉን ፡ ጥሩ ፡ እንቅልፍ ፡ ትተኛለሽ-ን ?

10 ና. የተለየ ፡ የሥራ ፡ ሁኔታ ፡ አላጋጠመኛም ።

ትናንትና ፡ በራስ ፡ ምታቱ ፡ ምክንያት ፡ ጥሩ ፡ አልተኝሁም ።

11 ደ. ብዙ ፡ አትጨነቁ ።

ይህን ፡ የትኩሳት ፡ መለኪያ ፡ በብብትሽ ፡ ያዢ ።

12 ና. ዶክተር ፣ እንዴት ፡ ነው ? አደገኛ ፡ ሕመም ፡ አይደለም-ን ?

13 ደ. ምንም ፡ የሚያሳስብሽ ፡ አይደለም ።

ጉንፋን ፡ ሊጀምርሽ ፡ ስለሆነ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

እኅዚህን ፡ መድሃኒቶች ፡ እየወሰድሽ ፡ እረፍት ፡ አድርገ ።

ቶሎ ፡ ትድኛለሽ ።

14 ና. እግዚአብሔር ፡ ይስጥልኝ ፣ ያክተር ። ጤና ፡ ይስጥልኝ ።

15 ዶ. እግዚአብሔር ፡ ይማርሽ ።

1 - 23. የጥርስ : ሐኪም

(ጥ. = የጥርስ : ሐኪም)

1 ማ. ደክተር ፣ ጥርሴን ፣ አሞኝ ፣ ሥቃይ ፣ እንቅልፍ ፣ ከልክሎኝ ፣ አደረ።

የራስ ፣ ምታትም ፣ ይሰማኛል ።

2 ጥ. እዚህ ፣ ተቀመጥና ፣ ልይህ ።

የተኛውን ፣ ጥርስ ፣ ያምሃል ?

3 ማ. የግራ ፣ የታችኛውን ፣ የመጨረሻውን ፣ ትልቁን ፣ ጥርሴን ፣ ነው ።

4 ጥ. "መንጋጋ" ፣ ይባላል ።

ሕመም ፣ መቼ ፣ ጀመረህ ?

5 ማ. ከዛሬ ፣ ሳምንት ፣ ጀምሮ ፣ ሕመም ፣ ይሰማኛል ።

የጀመረኝ ፣ ሰዎን ፣ በመጠኑ ፣ ይሰማኝ ፣ ነበር ።

እያደር ፣ ግን ፣ እየባሰ ፣ መጥቶ ፣ ትላንት ፣ በጣም ፣ አስቃዮኝ ።

6 ጥ. ይህን ፣ ጥርስ ፣ በፊት ፣ ታክመኸው ፣ ታውቃለህን ?

7 ማ. የለም ፣ ታክሜው ፣ አላውቅም ።

መነቀል ፣ ያስፈልገዋል ?

8 ጥ. የለም ፣ ይሞላል ፣ እንጂ ፣ አይነቀልም ።

9 ማ. ደክተር ፣ ብዙ ፣ ችግር ፣ አለውን ?

10 ጥ. ብዙ ፣ ከባድ ፣ አይደለም ።

ዛሬ ፣ የተጠሸው ፣ ክፍል ፣ ይጠረግና ፣ ለጊዜው ፣ ይሞላል ።

ከሳምንት ፣ በኋላ ፣ ጊዜያዊው ፣ ይወጣና ፣ በቋሚነት ፣ ይሞላል ።

ሌሊት ፣ ከአመመህ ፣ ይህን ፣ መድሃኒት ፣ ዋጥ ።

11 ማ. እግዚአብሔር ፣ ይስጥልኝ ።

12 ጥ. ጤና ፣ ይስጥልኝ ። እግዚአብሔር ፣ ይማርህ ።

1 ከ. ማላእ : ለቅዳሜ : የመዝናኛ : ፕሮግራም : ይኖረናለን ?

2 ማ. በቡሉሌ : የሙዚቃና : ዳንስ : ፕሮግራም : ላይ : ብናሳልፍ :
እመርጣለሁ ::

3 ከ. እንግዲያው : በግሉግ : ሆቴል" : ልዩ : የዳንስ : ምሽት :
መኖሩን : ለምጽያለሁ ::

4 ማ. ናኦሚንና : አልማዝን : ጠርተን : አብረን : ብንጸድስ ?
የመግቢያ : ዋጋውንስ : ታውቀዋለህ ?

5 ከ. ከሴት : ጓደኛ : ጋር : ሠላሳ : አምስት : ብር : ነው ::
ለእራት : ተጨማሪ : ክፍያ : አይኖርብንም ::
ከምሽቱ : ልክ : በሁለት : ሰዓት : ከመዋኛው : ሥፍራ : በራፍ :
እንገናኝ ::

6 ና. ጥሩ : እራት : በላን ::
የሙዚቃው : ፕሮግራም : በሰንት : ሰዓት : ይጀመራል ?

7 ከ. በሦስት : ሰዓት : ገደማ : ይመለስኛል ::

8 ና. በዚህ : ምሽት : አንዳንድ : ታዋቂ : ዘፋኞች : ይቀርባሉ-ን ?

9 አ. አዎን ፤ "አስተር : አ'ወቀ"ና : "አለማየሁ : እሸቴ" : ይቀርባሉ ::
ሁለቱም : ከታዋቂ : ዘፋኞቻችን : መካከል : የሚጠቀሱ :
በመሆናቸው : ጥሩ : አጋጣሚ : ነው ::

10 ማ. ሌላው : ታዋቂ : ዘፋኝ : ማን : ነበር ? ስሙን : ረገሱት ::

11 ከ. "ጥላሁን : ገሰሰ" : ይባላል ::
"ጃፓንዋን : ወድጄ" : የሚል : ዘፈን : ተጫውቶ : ነበር ::
በጣም : የምወደው : ዘፋኝ : ነው ::

1 - 25. ወደ : ሐረር : ጉዞ

(ሠ. = ሠ'ራተኛ)

(1) ጠቡር : ጣቢያ

1 ማ. ጤና : ይስጥልኝ ::

ወደ : ሐረር : ለመሄድ : የጉዞ : ትኬት : መግዛት : እፈልግ : ነበር::

2 ሠ. እስከ : ሐረር : ከተማ : የሚሄድ : ባቡር : የለም ::

እድራዳዎ : ወርደው : በመኪና : ወደ : ሐረር : መገዝ : ይችላሉ ::

3 ማ. እስከ : ድራዳዎ : ድረስ : ለመሄድ : ለአንዳኛ : ወይም : ለሁለተኛ :

ማዕረግ : የትኬት : ዋጋ : ስንት : ነው ?

4 ሠ. ለሁለተኛ : ማዕረግ : ስልሳ : ብር : ሲሆን : ለአንደኛ : ማዕረግ :

ዘጠና : ብር : ነው ::

ለሁለቱም : ማዕረጎች : ቦታ : ለመያዝ : አሥር : ብር : ከፍሎ :

መመዘገብ : ያስፈልጋል ::

5 ማ. ለነገ : የጥዋት : ባቡር : ሁለተኛ : ማዕረግ : ቦታ : ይያዙልኝ ::

እነሆ : ገንዘቡንም : ይቀበሉልኝ ::

6 ሠ. ለምሳ : በ"አዋሽ" : ጣቢያ : ምግብ : ቤት : ቦታ : እንዲያዝልዎት :

ይፈልጋሉ ?

7 ማ. ለምሳ : አገልግል : ስለምይዝ : አልፈልግም :: አመሰግናለሁ ::

(2) (በኢትዮጵያ : አየር : መንገድ : የትኬት : ቢሮ)

8 ና. ጤና : ይስጥልኝ ::

9 ሠ. ጤና : ይስጥልኝ :: ምን : ልርዳዎት ?

10 ና. በሚቀጥለው : ሳምንት : ኃሙስ : ከሐረር : ወደ : አዲስ : አበባ :

ቦረቦ : አላችሁ ?

11 ሠ. አዎ ፤ ከሐረር : ጠዋት : በሦስት : ሰዓት : የሚሄደው : ቦረቦ : አለ::

12 ና. እንግዲያው : እባክዎ : ትኬት : ይሺጡልኝ ::

ዋጋው : ምን : ያህል : ነው

13 ሠ. መቶ : ኃምሳ : ብር : ነው ::

14 ና. እሺ ፤ ትኬቱን : ይቀረጡልኝ ::

ገንዘቡ : ይኸው ::

15 ሠ. ጠዋት : በአንድ : ሰዓት : ተኩል : በአይሮፕላን : ማረፊያ : መገኘት :

አሰብኩት ::

አውሮፕላኑ : ልክ : በሦስት : ሰዓት : ይካሄዳል ::

16 ና. እሺ :: እግዚአብሔር : ይስጥልኝ ::

17 ሠ. አብሮ : ይሰጠን :: ደህና : ይዋሉ ::

1 ና. አልማዝ ፡ ለዘመዶቹና ፡ ለንደኞቹ ፡ የሰጠት ፡ ዕቃዎች ፡ መግዛት ፡

እፈልጋለሁ ።

ጥሩ ፡ ጥሩ ፡ ዕቃዎች ፡ የት ፡ ማግኘት ፡ እችላለሁ ?

2 አ. ብዙ ፡ የሰጠት ፡ ዕቃዎች ፡ መሸጫ ፡ ቦታዎችና ፡ መደብሮች ፡

ቡድኖችን ፡ አለሁ ።

ብዙ ፡ ምርጫዎች ፡ ያሉትና ፡ ትልቁ ፡ ገቢያ ፡ መርካቶ ፡ ነው ።

ምናልባት ፡ የሚያስደስተኛኝ ፡ ዕቃ ፡ ማግኘት ፡ ትችላላላችሁ ፡ ይመስለኛል ።

3 ና. እባክሽ ፡ ጊዜ ፡ ካለሽ ፡ በመጨረሻ ፡ ቅዳሜ ፡ አብረን ፡ እንሄድ ?

4 አ. እኚ ፣ አብረን ፡ እንሄዳለን ።

5 ና. በሰንት ፡ ሰዓት ፡ ይመጥኛል ?

6 አ. ጥዋት ፡ በሦስት ፡ ሰዓት ፡ እቤት ፡ እንገናኝ ።

ቤታችን ፡ ለመርካቶ ፡ ቅርብ ፡ ነው ።

7 ና. በዚህ ፡ ከተማ ፡ እስከ ፡ አሁን ፡ ካየኝቸው ፡ ቦታዎች ፡ ሁሉ ፡

ለው ፡ የሚጠብቁት ፡ ሥፍራ ፡ ነው !

8 አ. አዎን ፣ መርካቶ ፡ ከመላው ፡ ኢትዮጵያ ፡ የሚመጡ ፡ ቀላቀላቶች ፡

የሚሸጡበት ፡ ትልቅ ፡ ገቢያ ፡ ነው ።

ገቢያተኛው ፡ ከየአቅጣጫው ፡ መጥቶ ፡ እዚህ ፡ ለሰሜን ሰላሰብም ፡

ለው ፡ ይጠብቁታል ።

ምን ፡ ዓይነት ፡ የሰጠት ፡ ዕቃ ፡ መግዛት ፡ ትፈልጊያለሽ ?

9 ና. አ ፡ ትንሽ ፡ ሳሰጠ ።

ለወላጆቼ ፣ ለወንድሜ ፣ ለእናቴና ፡ ለንደኞቼ ፡ አንዳንድ ፡ ነገሮች ፡

እፈልጋለሁ ።

በቅድሚያ ፡ ግን ፡ እየዘርን ፡ ትንሽ ፡ ብናይ ፡ ይኸል ፡ ይመስለኛል።

1 - 27. በመርካቶ : ገሆ (2)

(ባ. = ባለሉቅ)

1 አ. ይህ : ሉቅ : የቆዳ : ሥራዎች : መሸጫ : ነው :: እንደው ::

2 ና. ምናልባት : ለወንድሜ : የሚሆን : ስጦት : አገኝ : ይሆናል ::

3 ባ. ጤና : ይስጥልኝ :: ብዙ : የቆዳ : ሥራዎች : አለ-ን ::
ምን : ይፈልጋሉ ?

4 ና. አልማዝ : ይህ : ቀበቶ : ጥሩ : ይመስልሃል ?
እስኪ : እንደው ::

5 አ. እባክዎ : ይህን : ቀበቶ : ያሳዩን ::
የእጅ : ሥራ : ነው-ን ?

6 ባ. አዎን ፤ እዚህ : ሉቅ : ውስጥ : ሁሉ-ም : ዕቃዎች : የእጅ : ሥራ :
ናቸው ::

10 ና. እውነተኛ : ቆዳ : ነው-ን ?

11 ባ. እንዴታ : ከንጹህ : ቆዳ : የተሠራ : ቀበቶ : ነው !

12 ና. ዋጋው : ስንት : ነው ?

13 ባ. ስልሳ : ብር : ነው ::

14 ና. እንዴ ፤ በጣም : ውድ : ነው !

15 ባ. ዕቃው : ምርጥ : ነው :: ይህ : ዋጋ : ውድ : አይደለም ::

16 አ. ለአንድ : ቀበቶ : ስልሳ : ብር : በጣም : ብዙ : ነው
የዚህ : ዓይነት : ቀበቶ : ጠባቢው : ሞልቷል ::

17 ባ. ዋጋው : ለዕቃው : የሚገባው : ነው ::

ነገር : ግን : ይሁን ፤ በአምሳ : አምስት : ብር : ውሰዱት ::

18 ና. እሺ ፤ ይጠቅልሉልን ::

1 - 28. በመርካቶ : ገቢያ (3)

1 ና. ይህ : የውርቅ : ሐብል : ስንት : ግራም : ነው ?

2 ባ. ስድስት : ግራም : ነው ::

3 አ. ስንት : ካራት : ነው ?

4 ባ. 18 (=አሥራ : ስምንት) : ካራት : ነው ::

5 ና. አንድ : ግራም : ስንት : ብር : ነው ?

6 ባ. ሰማንያ : አምስት : ብር : ነው ::

ስድስት : ግራም : 510 (=አምስት : መቶ : አሥር) : ብር :: ለእጅ : ሥራው : 200(ሁለት : መቶ) : ብር :: በጠቅላላው : 710 (=ሰባት : መቶ : አሥር) : ብር : ይሆናል ::

7 ና. ይህንን : የእጅ : አምባርና : እካዚህን : ቀለቦቶች : ያሳዩን ::

8 ባ. ይኸው : ይዩትና : ይምረጡ ::

9 ና. አንድ : የብር : አምባርና : ሦስት : ከዝሆን : ጥርስ : የተሠራ : ቀለቦቶች : ዋጋቸው : ስንት : ነው ?

10 ባ. አምባሩን : በሁለት : መቶ : ብር : ይውሰዱ ::

ለቀለቦቹ : ለአንዳንዳቸው : ሃያ : ሃያ : ብር : ይከፍላሉ :: በጠቅላላው : ለሐብሉ : ለአምባሩና : ለቀለቦቹ : 970(ዘጠኝ : መቶ : ሰባ) : ብር : ይሆናል ::

11 ና. ብዙ : ዕቃዎች : ስለምንገዛ : ትንሽ : አይቀንሱልንም ?

12 ባ. ዋጋው : የታወቀና : የተወሰነ : ነው ::

እሺ : ሃያውን : ብር : እቀንሰላችኋለሁ ::

13 አ. ደረሰኛን : ይጻፉልን ::

1 ና. አልማዝ ፡ ማላኦ ፡ እኔ ፡ ት'ልቁን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ማየት ፡
እንፈልጋለን ።

2 አ. እሺ ፤ እሑድ ፡ እንሄዳለን ።

3 ና. እኛ ፡ ክርስቲያኖች ፡ አይደለንም ።
የቅዳሴውን ፡ ሥነሥርዓት ፡ መከታተል ፡ ይፈቀዳልን ?

4 አ. በእርግጥ ፡ አይከለከልም ።
ግን ፡ ቅዳሴ ፡ የሚከናወነው ፡ በጣም ፡ በጥዋት ፡ ነው ።

5 ና. ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለመሄድ ፡ በስንት ፡ ሰዓት ፡ መካካት ፡
አለብን ?

6 አ. ጥዋት ፡ በአሥራ ፡ ሁለት ፡ ሰዓት ፡ ገደሞ ፡ መሄድ ፡ አለብን ።

7 ና. ቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ማን ፡ ይባላል ?

8 አ. "ቅድስት ፡ ሥላሴ ፡ ካቴድራል" ፡ ይባላል ።
ናአሚ ፡ ያለበትን ፡ የቦታ ፡ ስም ፡ ታውቂያለሽን ?

9 ና. አንድ ፡ ጊዜ ፡ አይቆዩም ።
ማን ፡ እንደሚባል ፡ አላውቅም ።

10 አ. "አራት ፡ ኪሎ" ፡ አካባቢ ፡ ነው ።

11 ና. እንግዲያው ፡ በአሥራ ፡ ሁለት ፡ ከሩብ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ፊት ፡
ለፊት ፡ እንገናኝ ።

12 አ. አሁን ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንግባ ።
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሲገባ ፡ ጫማ ፡ ይወልቃል ።

ሰንገባ ፡ አማትበን ፡ እንሳለማለን ።

13 ና. አሁን ፡ ቁሱ ፡ የሚያሳቡት ፡ የምን ፡ ቋንቋ ፡ ነው ?
አማርኛ ፡ አይመስልም ።

14 አ. የግዕዝ : ቋንቋ : ነው ።

ቤተ-ክርስቲያን : የአርቶዶክስ : ቤተ : ክርስቲያን : በግዕዝም :

ቤላሮሽያ : ይቀደሳል ።

15 ና. የግዕዝ : ቋንቋ : ታውቂያለሽ ?

16 አ. ብዙውን : አላውቅም ።

ግዕዝ : የኢትዮጵያ : ጥንታዊ : ቋንቋ : ነው ።

አሜሪካ : ከግዕዝ : የመጣ : ቋንቋ : ነው ።

17 ና. ቁሉስ : ያውቁታል ?

18 አ. አዎን ፤ ያውቃለሁ ።

የቤተ : ክርስቲያን : ሰዎች : የግዕዝ : ቋንቋ : መጣ : አለባቸው።

19 ና. ቅዳሴ : የሚያበቃው : በሰንት : ሰዓት : ነው ?

20 አ. የዘወትር : ቅዳሴ : ሁለት : ሰዓት : ተኩል : በኋላ : ያበቃል ።

ከቅዳሴ : በኋላ : የቆሰን : ሥርዓት : ይፈጸማል ።

1 - 30. የክርስትና ፡ ሥርዓት

1 ከ. ማላእ ፡ የወንድሜ ፡ ልጅ ፡ ክርስትና ፡ ይካሄዳል ።

በክርስትናው ፡ ሥርዓት ፡ ላይ ፡ ለመገኘት ፡ ከፈለግክ ፡ አብረን ፡

እንሄዳለን ። ይመኙሃል ?

2 ማ. ከፊት ፡ ጀምሮ ፡ የምመኛው ፡ ነገር ፡ ነበር ።

አብረን ፡ ብንሄድ ፡ በጣም ፡ ደስ ፡ ይለኛል ።

ሥነሥርዓቱ ፡ የሚከናወነው ፡ የት ፡ ነው ?

3 ከ. እቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ነው ።

ከጥምቀቱ ፡ ሥነሥርዓት ፡ በኋላ ፡ እቤትም ፡ መጠነኛ ፡ ግብዣ ፡ ላይኖር ፡

አይቀርም ።

4 ማ. ልጆች ፡ ክርስትና ፡ የሚካሄዱት ፡ መቼ ፡ ነው ?

5 ከ. በእኛ ፡ ሃይማኖት ፡ ወንድልጅ ፡ ከተወለደ ፡ በአርባ ፡ ቀን ፡ ሌትልጅ ፡

ከተወለደች ፡ በሰማንያ ፡ ቀን ፡ ይጠመቃሉ ።

6 ማ. የክርስቲያን ፡ ስም ፡ የሚሰጠው ፡ መቼ ፡ ነው ?

7 ከ. በዚያው ፡ ቀን ፡ የክርስትና ፡ ስም ፡ ይሰጠዋል ።

ብዙ ፡ ጊዜ ፡ "የዓለም ፡ ስም" ፡ በሕፃኑ ፡ ወላጆችና ፡ ዘመዶች ፡

የሚወጡ ፡ ሲሆን ፡ "የክርስትና ፡ ስም" ፡ ግን ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡

ይሰጣል ።

8 ማ. ሕፃኑ ፡ የካቶሊኮችን ፡ ዓይነት ፡ God father ፡ ይኖረዋል-ን ?

9 ከ. አዎን ፤ ወንድልጅ ፡ "የክርስትና ፡ አባት" ፡ ሌትልጅ ፡ "የክርስትና ፡

እናት" ፡ ይኖራቸዋል ።

በዛይማኖቱ ፡ እንደ ፡ ወላጅ ፡ አባት ፡ ወይም ፡ እናት ፡ የሚቀጥጠው ፡

ቅርብ ፡ ዝምድና ፡ ነው ።

አብዛኛውን ፡ ጊዜ ፡ የክርስትና ፡ አባት ፡ ወይም ፡ እናት ፡ የሚሆኑ ፡

ሰዎች ፡ ለሕፃኑ ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ ቅርብና ፡ ጥሩ ፡ ወዳጅነት ፡

ይኖራቸዋል ።

ይህ ፡ ግንኙነት ፡ ከፍተኛ ፡ ግምት ፡ የሚሰጠው ፡ ሐላፊነት ፡ ነው።

10 ማ. የክርስትና ፡ አባት ፡ ወይም ፡ እናት ፡ የሚሆኑ ፡ ሰዎች ፡ በቀኑ ፡

ምን ፡ ያደርጋሉ ?

11 ከ. በክርስትናው ፡ ቀን ፡ የተጠመቀውን ፡ ሕፃን ፡ ከቄሱ ፡ እጅ ፡ በአዲስ ፡

መታቀፊያ ፡ ይቀጠሉ ።

第 2 部

エチオピアの家族・友人間の会話

ሁለተኛ : ክፍል

ከ. = ከገደ , ሐኪም

አ. = አልማዝ , የከገደ : ሚስት

ቤ. = በቀለ = የመጀመሪያ : ወንድላጅ . የዩኒቨርሲቲ : ተማሪ

ብ. = ብርሃኑ = ሁለተኛ : ወንድላጅ . የከፍተኛ : ሁለተኛ : ደረጃ :
ትምህርት : ቤት : ተማሪ

ሰ. = ሰላማዊት = ታናሽ : እናት . የአንደኛ : ደረጃ : ትምህርት : ቤት :
ተማሪ

2 - 1. የቁርስ : ሰዓት

1 ከ. እንደምን : አደርሽ ::

2 አ. እግዚአብሔር : ይመስገን :: እንደምን : አደርክ ::

3 ከ. ትላንት : ብዙ : ታኅሣሥዎች : ስለነበሩኝ : በጣም : ደክሞኝ : ነበር::
ምንም : ሳልነቃ : ጥሩ : ተኛሁኝ ::

4 አ. ለቁርስ : ምን : ይዘጋጅልህ ?
ቅንጨፍ : ገንፎ : የሐበሻ : ዳቦ : ወይስ : እንጆራ : ይገልጻል ?

5 ከ. መጀመሪያ : ልጆቹ : የሚፈልጉትን : ጠይቂያቸው ::
ብርሃኑና : ሰላማዊት : ፍርፍር : ይወዳሉ ::
በቀለ : ደብና : እርህ : ይፈልግ : ይሆናል ::

6 አ. መልካም : ለልጆቹ : ፍርፍር : እሠራለሁ ::
ለአንተ : ቂንጨፍ : ይሁንልሃል ::

7 ከ. ሰላማዊት : ገና : ከዕንቅልፍዋ : የነቃች : አይመስለኝም ::
በቀለ : ግን : ሳይካሳ : አይቀርም ::
ሰላማዊትና : ብርሃኑ : ያረፍዱ : ይሆናል ::

8 አ. በቀለ : ሰላማዊትንና : ብርሃኑን : ቀስቅሳቸው !
ቁርስ : ሳይቀዘቅዝ : በልተው : ትምህርት : ቤት : እንዲሄዱ ::

9 ብ. እንደምን : አደራችሁ :: በጥዋቱ : በጣም : ርቦኛል !
የጥሩ : ቁርስ : ሽታ : ደግሞ : አባሰሁኝ ::

10 ከ. ቁርስ : ከፈለግክ : በጥዋት : ተነሥተህ : መታጠብና : መዘጋጀት :
አለሁ ::

11 ሰ. እንደምን : እደራችሁ ::
ሚታ : ሳጠና : ብዙ : ስለመሸ : በጥዋት : መካከት : አልቻልኩም ::

2 - 2. በቤት : ውስጥ

(ም. = ምሥራቅ = ልዩቤት : ሠራተኛ)

1 ከ. ፈጠን : ቦይ : ምስራቅ ! ሻይ : እፈልጋለሁ ::

2 ም. እገገ : ጋጌ :: ይህን : አንደጨረሰኩ : ቶሎ : አፈላልዎታለሁ ::

3 ብ. እማማ : ተዘጋጅቻለሁ :: ቁርስ : መብላት : እችላለሁ ?

4 አ. አዎ : ብላ ::

ምሥራቅ : እንደምትወደው : አድርጋ : ሠርታልሃለሽ ::

5 ከ. ምሥራቅ : ሻይ : የት : ነው ?

አንድ : ነገር : ለማግኘት : ስንት : ጊዜ : መናገር : አለብኝ ?!

6 ም. እረ : ደርሷል :: ይሄው : ጋጌ ::

7 ከ. ስንት : ሰዓት : ሆኗል : ልጆች ?

የመጀመሪያውን : ታካሚ : በሁለት : ተኩል : ማየት : አለብኝ ::

8 ቤ. እረ : ገና : ነው : አባባ :: ብዙ : ጊዜ : አለህ ::

እረጋ : ብለህ : ቁርስ : አድርግ ::

9 አ. ብርሃኑ : አውቶቡስ : እንዳያመልጥህ : ቶሎ : ተዘጋጅተህ : ውጣ !

ሰላማዊት : የምሳ : ዕቃሽን : እንዳትረገጹ ::

10 ቤ. እማማ : እኔስ ? ሌሎቹን : ስትንከባከቢ : ትረገጥላሽ : ልባል ?

11 አ. አይ : ልጄ : አንተማ : ትልቅ : ሰው : ነህ ::

እንደውም : ወንድምና : እኅትህን : መንከባከብ : አለብህ ::

12 ከ. ደህና : ዋሉ :: ማታ : ይኾኔ : የምመጣው : ነገር : አለን ?

13 አ. ደህና : ተመለስ ::

ማታ : ግን : ከቻልክ : ለቁርጥ : የሚሆን : ሥጋ : ግዛልን ::

2 - 3. የቤት ፡ ሠራተኛ

1 አ. ምሥራቅ ፡ ዛሬ ፡ ለእራት ፡ ሽሮ ፡ ወጥ ፡ እንገሠራለን ።

2 ም. እሺ ፤ እትዩ ። ሽሮ ፡ የምንገሠራው ፡ ቡድኑም ፡ ነው ፡ ወይስ ፡ በቦርቦሬ ?

3 አ. ትንሽ ፡ በቦርቦሬ ፡ እንጠቀማለን ።
ነገር ፡ ግን ፡ እንዲለሰልሰ ፡ ቡድኑም ፡ ይቀላላል ።
ሰላጣም ፡ እናዘጋጃለን ።

4 ም. እትዩ ፡ ሽንኩርትና ፡ ዘይት ፡ ስለሚያንሰን ፡ መግዛት ፡ አለብን ።

5 አ. እንግዲያው ፡ ትንሽ ፡ ሥጋ ፡ ስለምንጠብስ ፡ አንድ ፡ ሊትር ፡ ዘይትና ፡ ከአትክልት ፡ ቤት ፡ ሁለት ፡ ኪሎ ፡ ሽንኩርት ፡ ግዢ ።

6 ም. ጋጤ ፡ በሰንት ፡ ሰዓት ፡ ከሥራ ፡ ይመለሳሉ ?

7 አ. ወደ ፡ አንድ ፡ ሰዓት ፡ ደገማ ፡ ይመለሳል ።
ረፋዱ ፡ ላይ ፡ የመኝታ ፡ ክፍሎቹንና ፡ ሳሎኑን ፡ ታጸጃለሽ ።
ከቀትር ፡ በኋላ ፡ ምግብ ፡ ታበህሃለሽ ።

8 ም. እትዩ ፤ የወጥ ፡ ቤቱ ፡ ቧንቧ ፡ መሠራት ፡ ያሰፈልገዋል ።

9 አ. ዘለቀን ፡ የቧንቧ ፡ ሠራተኛውን ፡ ጠርቶ ፡ እንዲያሠራ ፡ ንገረው ።

10 ም. እትዩ ፤ የቡታጋዙን ፡ ሲሊንደር ፡ እንዲወሰድ ፡ ልንገረውን ?

11 አ. እሺ ፤ ንገረው ።
ሁሉንም ፡ ነገር ፡ ቶሎ ፡ ቶሎ ፡ ሳትረሺ ፡ አከናውኝ ።

12 ም. ግድ ፡ የለም ፡ እትዩ ።
ሁሉንም ፡ ጠጊዜ ፡ እፈጽማለሁ ።

2 - 4. የጉረቤቶች ጭውውት

(የ. = የሺ = የአልማዝ ጉረቤት)

1 አ. እንደምን ፡ አደርሽ ፡ የሺ ።

2 የ. እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ። አንደምን ፡ አደርሽ ፡ አልማዝ ።

3 አ. የሺ ፤ ቁጭ ፡ ብለን ፡ ትንሽ ፡ ለመጫወት ፡ ይመችሻልን ?

4 የ. እኔም ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ እንኳን ፡ በእርጋታ ፡ ሳንጫወት ፡ እያልኩ ፡ አሰብ ፡ ነበር ።

እንደውም ፡ ጥሩ ፡ አጋጣሚ ፡ ነው ።

5 አ. ለመሆኑ ፡ ልጆቻችን ፡ ደህና ፡ ናቸውን ?

ሰሞኑን ፡ ዘንቦችን ፡ አይቻት ፡ አለውቅም ።

6 የ. ይመስገኘው ፡ ደህና ፡ ናቸው ።

ዘንቦች ፡ ጓደኛዎ ፡ ስለምታገባ ፡ ፋታም ፡ የላት ።

7 አ. አሃ ፡ ለዚህ ፡ ነው ፡ የአጣጎት ።

እረ ፡ የወይዘሮ ፡ አሰካለ ፡ ልጅም ፡ ቀለበት ፡ አደረገች ፡ አሉ ፡ አልሰማሽምን ?

8 የ. የትኛዎ ፡ ልጅ ? ትልቅዎ ፡ ወይስ ፡ ትንሽዎ ፡ ናት ?

9 አ. ትልቅዎ ፡ ነች ። ለዳግማይ ፡ ተንሣይ ፡ ታገባለች ።

10 የ. ወይዘሮ ፡ አሰካለ ፡ መቼም ፡ ሳይደሰቱ ፡ አይቀሩም ።

ትንሽዎም ፡ ከርሞ ፡ ትከተል ፡ ይሆናል ።

11 አ. እንዴታ ፡ በጣም ፡ ተደስተዋል ።

12 የ. አልማዝ ፡ ለመሆኑ ፡ እንዴት ፡ ያለ ፡ ባል ፡ አገኘች ?

13 አ. የባሻ ፡ ዘንብን ፡ ልጅ ፡ አታውቂም ፡ እንዴ ?

ባንክ ፡ ሠራተኛው ፡ ጠይሙ ፡ ልጅ ፡ ነው ።

14 የ. አህ ፡ ረጅሙ ፡ አይደል ? እሱማ ፡ በደንብ ፡ አውቀዋለሁ !

ዕድለኛ ፡ ናት ፤ ቆንጆ ፡ ባል ፡ አግኝታለች ።

2 - 5. የጓደኛዎች : ጭውውት

(ሊ. = ለማ = የከበደ : የሥራ : ጓደኛ)

1 ከ. እንኳን : ደህና : መግቢያ : ደክተር :: ግባ ::

2 ሊ. ይቅርታ : ደክተር ::

ምርመራ : አልጨረሰክ : እንደሆነ : ሥራ : እንዳላሰፈተህ ?

3 ከ. የለም : የለም : እኔም : ዕረፍት : እያደረግኩ : ነው ::

ግባና : አርፍ : በል ::

4 ሊ. ዛሬ : ጋዜጣ : አንብበሃል-ን ?

5 ከ. ዕርሱ-አንቀፅና : ያንዳንድ : ዜናዎችን : አርእሱት : ብቻ : ነው :

ያየሁት ::

ጥዋት : ሥራ : መጀመር : ስለነበረብኝ : በደንብ : አላነበብኩም ::

6 ሊ. የዘንድሮ : ክረምት : በመክበዱ : ቸግር : እየፈጠረ : ነው ::

አሳይታ : አካባቢ : አዋሽ : ወንዝ : ሞልቶ : ጉዳት : አደረሰ ::

7 ከ. አላዛኝ : ዜና : ነው ! ለመሆኑ : የለው : ሕይወት : አጠፋ ?

8 ሊ. እስከአሁን : የለው : ሕይወት : አልጠፋም ::

ነገር : ግን : የቀንድና : የጋማ : ከብቶች : ጠላርፍ : ተወስደዋል ::

በርካታ : ቤቶችም : በማፍረሱ : ሰዎች : ያለ : መጠለያ :

ቀርተዋል ::

9 ከ. በዓለም : ላይ : የተፈጥሮ : አደጋዎች : ጠባባት : እያገጠሙ : ነው::

በአሜሪካም : የኅርፍ : አደጋ : በአፍሪካ : ርሐብ : በሕንድ : ተላላፊ :

በሽታ : በጃፓን : የመሬት : መንቀጥቀጥ : ወዘተ. : ተከስቷል ::

10 ከ. እግዚአብሔር : ምህረቱን : ካላደረገልን : በየማዕዘኑ : በጦርነት :

የሚጠፋውም : ሕይወትና : ንብረት : ሰፈር : ቁጥር : የለውም ::

11 ሊ. ለማንኛውም : ፈጣሪ : ይቅር : ይበሉን !

ጠገራችን : ላይ : ቤተ-ሰብ : እንዴት : ናቸው : ሥራስ ?

12 ከ. ይመስገኘው ፡ ሁሉም ፡ ደህና ፡ ናቸው ።

ሥራም ፡ ከመብዛት ፡ በስተቀር ፡ መልካም ፡ ነው ።

አ ፡ ሰዓት ፡ ደርሷልና ፡ ይቅርታ ፡ በል ።

በል ፡ ወደ ፡ ሥራ ፡ ልመለስ ።

13 ለ. አመሰግናለሁ ። መልካም ፡ ሥራ !

እኔም ፡ ታካሚዎቼን ፡ ላኚጋግር ።

2 - 6. የጽዳት : ሠራተኛና : የሕንፃ : ባለቤት

(ሠ. = የጽዳት : ሠራተኛ ባ. = የሕንፃ : ባለቤት)

1 ባ. እንደምን : አደርክ : አብራ ::

የፅዳቱን : ሠራ : ትተህዋል : ልቦል : እንዴ ?

2 ሠ. እረ : የለም ፤ እየሠራሁ : ነው ::

3 ባ. ደረጃዎቹና : መተላለፊያው : በጣም : ቆዥሸዋል ::

ነዋሪዎቹም : በሥራህ : አልተደሰሱም ::

4 ሠ. እኔ : መቼም : ሳላጸዳ : የቀረሁበት : ቀን : የለም ::

ደረጃዎቹንም : ሆነ : መተላለፊያዎቹን : በየጥዋቱ : ጠርጌ :

እወለውላለሁ ::

አሁንም : ጋሼ ፤ እየዘሩ : ሊያዩት : ይችላሉ ::

5 ባ. መቼም : ነዋሪዎቹ : ያለ : ምክንያት : አያሟሩም ::

ነገር : ግን : ያለፈው : አልፏል ::

ከዚህ : በኋላ : በደንብ : ሥራህን : መሥራት : አለብህ ::

6 ሠ. እሺ :: አሁንም : አላንደልኩም ::

ወደፊትም : ሥራዬን : አክብራ : እሠራለሁ ::

7 ባ. እንግዲህ ፤ ስለሥራው : ጨርሰናል ::

በገራችን : ላይ : የተበላሸ : ቴሌቪዥን : የሚያስተካክል : ሰው :

ታውቃለህ ?

8 ሠ. አዎ ፤ ጉጠዝ : ቴክኒሻኖች : አውቃለሁ ::

ነገር : ግን : ዋጋቸው : ውድ : ነው ::

9 ባ. ሠራው : አስተማማኝና : ዋጋው : መጠነኛ : የሆነውን : ቴክኒሻን :

መርጠህ : ታሠራልኛለህ ?

10 ሠ. የምን : ቴሌቪዥን : ነው ?

11 ባ. "ሰኒ" : ነው ::

12 ሠ. ሠራተኛውን : ይኸ : እንድመጣ : መቼ : ይመቸዋታል ?

13 ባ. ከሥራ : ሰዓት : በጎላ : መቼም : ቢሆን : ይመቸኛል ።

14 ሠ. ደህና ። በአሥራ : አንድ : ሰዓት : ተኩል : እቤት : ድረስ :
ከሠራተኛው : ጋር : እንመጣለን ።

2 - 7. የቦጋ : የዕረፍት : ጊዜ

(መ. = መብራቱ ፤ የብቀለ : ጓደኛ)

1 ቤ. እንደምን : ነህ ፤ መብራቱ ? አሕመድ : እንዴት : ነው ?

2 መ. ደህና : ነኝ ። አሕመድም : ደህና : ነው ።
የዕረፍት : ጊዜውን : አብረን : አሳለፍን ።

3 ቤ. ቦጋውን : የት : አሳለፍኻቸው ?

4 መ. ግማሹን : ገጠር : መጥተን : ነበር ። የቀረውን : እዚህ : አሳለፍን።

5 ቤ. ጥሩ : ጊዜ : እንዳሳለፍኻቸው : እርግጠኛ : ነኝ ። እንዴት : ነበር?

6 መ. በጣም : ደስ : የሚል : ነበር ።

ሁሉ : ነገር : ከከተማው : የተለየ : ነው ።

የዘመድ : አዝማዶ : ግብዣና : እንክብካቤ : ወሩን : ሳምንት :

ያክል : አሳጠረብን ።

7 ቤ. ምን : የተለየ : ነገር : አጋጠማቸው ?

8 መ. ለእኔ : ብዙ : ነገር : አዲስ : ነበር ።

አሕመድ : ግን : ከዚህ : በፊትም : ያውቀዋል ።

ብዙ : ጊዜ : የቦጋውን : የዕረፍት : ጊዜ : እዚህ : አሳለፍ :

ሰለነበር : ይኼኛው : ለእኔ : የተለየ : ወቅት : ነው ።

የገጠሩን : ሰው : አኗኗርና : ደግነት : ለማየት : ቸያለሁ ።

የአካባቢውንም : የተፈጥሮ : ፀጋ : ለማድነቅ : ዕድል : አጋጥሞኛል።

9 ቤ. ቦጋውን : በደንብ : ስለተዘናኘህ : ለአዲሱ : ትምህርት : ወቅት :

መልካም : ውጤትና : ጥንካሬ : እንደሚለጥህ : አምናለሁ ።

አይደለም : እንዴ ?

10 መ. አልተሳሳትክም ፤ ነገር : ግን : የመጨረሻ : ዓመት : በመሆኑ : ብዙ :

ሥራ : ይጠብቀናል ።

በተረፈ : እግዚአብሔር : ይርዳን !

2 - 8. የትምህርት ፡ ቤት ፡ ልጅገረዶች

(ማ. = የሰላማዊት ፡ ኃይኛ)

1 ማ. እንሂድ ፡ ሰላማዊት ! ጊዜው ፡ የመርዘሙ ! ተገላግልን ።

2 ሰ. የሒሳብ ፡ ትምህርት ፡ ሁልጊዜም ፡ እንዲህ ፡ ነው !

አንድ ፡ ትምህርት ፡ ክፍለ ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ዓመት ፡ ይመስል !

3 ማ. ብርቁን ፡ አየሻት ?

ምን ፡ ዓይነት ፡ ዘናጭ ፡ ቀሚስ ፡ ለብሳሎች ፡ መሰለሽ ?

4 ሰ. አባትዎ ፡ ሀብታም ፡ ነጋዴ ፡ ናቸው ።

ሁሌም ፡ ምርጥ ፡ ቀሚሶችን ፡ ትለብሳሎች ።

5 ማ. የሚታውን ፡ የቲቪ ፡ ፕሮግራም ፡ ትከታተልሽ ?

6 ሰ. አላየሁም ። የቤት ፡ ሥራ ፡ እየሠራሁ ፡ ነበር ።

ፕሮግራሙ ፡ የምንድን ፡ ነበር ፡ ዘፈን ፡ ወይስ ፡ ሌላ ፡ ፊልም ?

7 ማ. የሆነ ፡ የአሜሪካን ፡ ፊልም ፡ ነበር ።

የምን ፡ የቤት ፡ ሥራ ፡ ስትሠራ ፡ ነው ፡ ያላየሽው ?

እንግሊዝኛ ፡ ነው?

8 ሰ. አዎ ፤ ብዙ ፡ ጥያቄዎች ፡ ስለነበሩ ፡ ሳልጨርስ ፡ ማየት ፡

አልፈለግኩም ፡ ነበር ።

9 ማ. የእንግሊዝኛ ፡ አስተማሪዎችንን ፡ ትወጂይቸዋለሽ ፤ አይደል ?

እርሳቸውም ፡ ሁልጊዜ ፡ ት'ልቅ ፡ ማርክ ፡ ይሰጡታል ።

10 ሰ. በደንብ ፡ ስለሚያስትምሩ ፡ ክፍለጊዜውን ፡ እወደዋለሁ ።

አንቺም ፡ ብትሠራ ፡ ጥሩ ፡ ማርክ ፡ የሚታገኝበት ፡ ምክንያት ፡

የለም ።

11 ማ. አቡ.... ተይን ። ጥናት ፡ የሚሉት ፡ ጭንቅ ፡ አልቸልም ።

12 ሰ. ለማንኛውም ፡ ወደ ፡ ክፍል ፡ መመለሻው ፡ ሰዓት ፡ ተደውሏል ።

የሚቀጥለው ፡ የእንግሊዝኛ ፡ ፔሪድ ፡ ነው ።

2 - 9. ሁለት : ወጣቶች

(ዮ. = ዮሐንስ = የብርሃን : ጓደኛ)

1 ዮ. የትላንትኛውን : የእግር : ኳስ : ግጥሚያ : አይተሃል : ብርሃን ?

2 ብ. አይጭዋለሁ :: ባላየው : ይኸል : ነበር !

ምንም : የሚ'ታ'ይ : ጨዋታ : አልነበረም ::

3 ዮ. መጥፎ : አልነበረም :: ጥሩ : ጎሎችም : አይተሃል : አይደል?

4 ብ. የኛ : ቡድን : መሸነፉን : ለማጋነን : ካልሆነ : በቀር : የረባ :

ጨዋታ : አልነበረም ::

5 ዮ. ምን : ጌደለው ?

የአንተ : ቡድንም : ለማሸነፍ : ታግሎ : ነበር : አልተሳካለትም :

እንጂ ::

አሸናፊው : በጨዋታ : በመብለጡ : ጎል : አስቆጠረ ::

6 ብ. በማይረባ : ጨዋታ : ከማሸነፍ : የቀረ : ይኸላል ::

7 ዮ. ኳስ : ሜዳ : ጥሩ : ለተጫወተ : ያለ : አድሎ : አድናቆትን :

መስጠት : ይገባል ::

የማትደግፈው : ቡድን : በመሆኑ : ብቻ : ጨዋታውን : አ'ታጥላላ ::

ሚዞኖ : አይደለም ::

8 ብ. በዚህ : ላይ : ዳኛው : በእኛ : ቡድን : ላይ :

የተሠራውን : ጥፋት : በሙሉ : አልፎታል !

አድሎ : የሚገባለው : ይሄ : ነው ::

9 ዮ. መጭም : ጎል : ያስቆጠረ : ተሸናፊ ፤ ጎል : የተቆጠረበት : ደግሞ :

አሸናፊ : ሆኖ : አ'ያውቅም ::

10 ብ. ያ : የአጋጣሚ : ነገር : ነው ::

ለማንኛውም : የዘንድሮውን : ዋንጫ : ማን : እንደሚወለድ : ቆይ :

ታ'ያለህ ::

2 - 10. ሕመምተኛ : ጥያቄ

(ሲ. = ስልክኛ ዘ. = ዘውዲቱ :: የአልማዝ : ጓደኛ)

1 ሲ. ጤና : ይስጥልኝ :: "ዳግማዊ : ምኒልክ : ሆስፒታል" : ነው ::

2 አ. እንደምን : አደሩ ::

እባክዎ : የሕሙማን : መጠያቂያውን : ቀንና : ሰዓት : ሊነግሩኝ :
ይችላሉ ?

3 ሲ. ለግል : ጠያቂዎች : ቅዳሜና : እሁድ : ከቀኑ : ከሰባት : ሰዓት :

እስከ : አሥራ : አንድ : ሰዓት : ክፍት : ነው ::

4 አ. ለግል : ጠያቂዎች : በዘወትር : ቀን : ጨርሶ : መግባት : አይቻልም :

ማለት : ነው ?

5 ሲ. አዎ ፤ ክልክል : ነው ::

በሆስፒታሉ : አካባቢ : ለታካሚዎች : ምቹትና : ጸጥታ : ሊባል :
የግል : ጠያቂዎች : በተወሰነ : ቀንና : ሰዓት : እንዲገቡበኛቸው :
ተመቻችቷል ::

6 አ. አመሰግናለሁ : እመቤት :: ተረድቻለሁ (=ገባኝ) ::

7 አ. እግዚአብሔር : ይማርሽ : ዘውዲቱ ::

አሁን : የተሻለሽ : ይመስላል ::

8 ዘ. እግዚአብሔር : ይመስገን :: እየተሻለኝ : ነው ::

9 አ. ምንሽን : ኅብር : ያመመሽ ? እንዴት : ይሰማሻል ?

10 ዘ. ሆዴን : ያመኝ : ኅብር ::

ወዲያው : ባለቤቴ : ወደ : ሆስፒታል : አመጣኝ ::

11 አ. ታዲያ : በቂ : ሕክምና : አገኘሽ-ን ?

ሐኪሞቼ : ምክንያቱን : ዐወቁት-ን ?

- 12 ዘ. አዎ ፤ ምክንያቱን ፡ በምርመራ ፡ አግኝተውታል ።
 ወዲያውም ፡ የሚዋጡና ፡ በመርፌ ፡ ይሚሰጡ ፡ መድሃኒቶች ፡
 አደረጉልኝና ፡ ተሎ ፡ ተሻለኝ ።
- 13 አ. እሳይ ፡ እሳይ ፡ ልጄ !
 አሁንም ፡ አትቸኩይበት ፡ በእርጋታ ፡ ታከሚ ።
 እግዚአብሔር ፡ ይሰጣቸው ።
- 14 ዘ. ሕክምናውንና ፡ የሐኪሞቹን ፡ ምክር ፡ እከታተላለሁ ።
 በጣም ፡ የተሻለኝ ፡ በመሆኑ ፡ ግን ፡ ተሎ ፡ ከሆሰጥታል ፡ ሳልወጣ ፡
 አልቀርም ።
- 15 አ. ቢይ ፡ ልጄ ፡ በርታ ፡ በርታ ፡ ቢይ ።
 እዚህ ፡ ቅርብ ፡ ሌላ ፡ የምደርስበት ፡ ቦታ ፡ ስለሌለኝ ፡ ልሂድ ።
 እግዚአብሔር ፡ ጨርሶ ፡ ይማርሽ ። ደህና ፡ ሁኝ ።
- 16 ዘ. አሜን ፤ ደህና ፡ ሁኑ ።
 እግዚአብሔር ፡ ይሰጥልኝ ።

2 - 11. አንዳንድ ፡ መዝናኛዎች

1 ከ. ዛሬ ፡ ወደ ፡ ኳስ ፡ ሜዳ ፡ ብንሄድስ ፡ ልጆቼ ?

2 በ. ሰላማዊት ፡ ኳስ ፡ ሜዳ ፡ መሄድ ፡ ስለማትወድ ፡ ለምን ፡ ሲኒማ ፡ አንገባም ?

3 ሰ. ጥሩ ፡ ሐሳብ ፡ ነው ! ግን ፡ የትኛውን ፡ ፊልም ፡ እንይ ?

4 ከ. የወጡ ፡ ፕሮግራሞች ፡ ካሉ ፡ ለምን ፡ ከጋዜጣ ፡ ላይ ፡ አናይም ?

5 በ. እውነትህን ፡ ነው ፡ አባባ ።
ሰላማዊት ፡ ጋዜጣውን ፡ አምጪልን ።

6 ከ. ደህና..... የፍቅር ፡ ፊልም ፡ በ"አምባሳደር" ፣ የሰለጠነ ፡ ታሪክ ፡ በ"ራስ ፡ ቲያትር" ፣ በ"ብሔራዊ ፡ ቲያትር"ና ፡ በ"አዲስ ፡ አጠባ ፡ ማዘጋጃ ፡ ቤት" ፡ አዳራሾች ፡ ደግሞ ፡ ታሪካዊ ፡ ቲያትሮች ፡ ይቀርባሉ ።

7 አ. እንግዲያውስ ፡ በብሔራዊ ፡ ቲያትር ፡ አዳራሽ ፡ ቲያትር ፡ ብናይ ፡ ይገኛል ።

8 ከ. እኔ ፡ ግን ፡ ኳስ ፡ ማየት ፡ እመርጥ ፡ ነበር ።
ይቅር ፡ አብጋሪዎችሁ ፡ እሄዳለሁ ።

9 አ. አሁን ፡ ሁላችንም ፡ ቲያትር ፡ ለማየት ፡ ተስማማን ፡ ማለት ፡ አይደለም ?

በሉ ፡ ቶሎ ፡ እንሂድ ።

በጊዜው ፡ እንድንደርሰና ፡ ጥሩ ፡ ቦታ ፡ ለመምረጥ ፡ እንድንችል ።

2 - 12. ከሥራ : በኋላ

(ዮ. = ዮሐንስ ሲ. = ሰይፍ)

1 ዮ. ዛሬ : ማታ : ለምን : እንገናኝም ?

2 ሲ. በሰንት : ሰዓት : እንገናኝ ?

3 ዮ. ከሥራ : በኋላ : በተመቸህ : ጊዜ ::

4 ሲ. ከሥራ : በኋላ : ሌላ : ይምደርሰብት : ቦታ : አለኝ ::

ከዚያ : በኋላ : ወደ : አንድ : ሰዓት : ተኩል : ገደማ :

መገናኘት : እንችላለን ::

5 ዮ. እንግዲያው : ብሔራዊ : ቴያትር : ፊት : ለፊት : እንገናኝ ::

6 ሲ. መልካም :: እንደውም : ተገናኘተን : እዚያው : አካባቢ : ኮሮንቦላ :

እንጫወታለን ::

7 ዮ. እንደሌሎች : ሳምንት : ተቀጥተህ : ትመለሳለህ ::

8 ሲ. አንዴ : በአጋጣሚ : አሸናፊነት : ዘለዓለም : ታወራዋለህ ::

ይልቅ : ተሸንፈህ : ለምትቀጣጠው : ቢራ : ተዘጋጅተህ : ና !

9 ዮ. የሚወራው : የተሠራውን : ነው !

ዛሬ : በለጠም : ይመጣል ::

ምስክር : ፊት : ነው : የምትረታው ::

10 ሲ. ለማንኛውም : ስንገናኝ : ይለያል ::

ለቅጣቱ : ግን : "ይቅርታ" : የለውም ::

አስብሰት !

2 - 13. የገበሬዎች ጭነት

(አብረው ጉዲሳ = ገበሬዎች)

1 አ. አንደኛው ገበሬ ስለ ሆነ ጉዲሳ ?

2 ገ. አምላክ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

አንደኛው ገበሬ ስለ ሆነ ጉዲሳ ?

3 አ. እቤት ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ዘንድሮ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ?

4 ገ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ። ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

አንደኛው ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ?

5 አ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ?

6 ገ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

7 አ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

8 ገ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ። ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

ስለ ሆነ ስለ ሆነ ።

9 አ. ስለ ሆነ ስለ ሆነ ። ስለ ሆነ ።

2 - 14. የእራት : ሰዓት

1 አ. በሉ : ልጆች : ምግብ : ሳይቀዘቅዘ : እራት : ብሉ ::

2 ከ. ለዛሬ : ምን : ጥሩ : ምግብ : አዘጋጅተሻል ?

3 ሰ. ሁሉ : ጊዜ : እማማ : የምትሠራው : ጥሩ : ምግብ : ነው ::

ቦጣም : ይጥማል !

የትናንቱን : "ምንቸት : አብሽ" : አታሲታውሰም ?

የአትክልት : ወጥኖ : ክትፎውስ : ቢሆን : ልዩ : አይደለም-ን ?

ባለሙያ : ነች !

4 ብ. እማማ : እኛን : "ብሉ : ብሉ" : ትላለች ፤ እርሷ : ግን :

ባደንብ : እትጠም :: ለምንድን : ነው ?

5 ከ. ይህንን : እርሷን : ጠይቋት :: ምክንያቱን : እኔም : አላውቅም ::

6 አ. የቤት : ሥራህን : ጨረሰክ : ብርሃኑ ?

7 ብ. አዎን ፤ ጨርሻለሁ ::

ዛሬ : ቡድቪ : የሚታላለፈውን : የእግር : ኳስ : ጨዋታ : ለማየት :

ሰለፈለግኩ : ተሉ : ተሉ : ሠርጽ : ጨረሰኩ ::

8 አ. አንቺስ : ሰላማዊት ?

9 ሰ. ዛሬ : የቤት : ሥራ : ሳልነበረኝ : ጥቂት : የሒሳብ : ፕሮብሌሞች :

ክለሳ : ሠራሁ ::

10 ከ. አንተስ : ጥናታዊ : ጽሁፍህ : ምን : ደረሰ : በቀለ ?

11 ብ. እያጠናቀቅኩ : ነው ::

መምህራ : አስተያየት : የሰጡበትን : አስተካክዬ : የእርማት : ንባብ :

ጀምራለሁ ::

12 ከ. ሰላማዊት : ትምህርቱ : እንዴት : ነው ? አስታማሪዎቻችሁስ ?

13 ሰ. ሁሉም : ቦጣም : ጥሩ : ነው ::

አስከ : አሁን : የተሰወጠ : ሁኔታ : የለም ::

2 - 15. የመስቀል : በዓል

1 ቤ. መስቀል : አደባባይ : ለደመራ : በዓል : ዝግጅቱ : ተጠናቋል ::

ዙሪያው : ሁሉ : ያምራል ::

የሰልጠና : የመብራት : ምሳሌዎች : ሳይቀሩ : ጠንዲራና : በአደይ :

አጠ : አሽብርቀዋል ::

2 ሰ. ደመራውንም : በጣም : አሳምረው : ሠርተውታል ::

በየአካባቢው : ገቢው : ሁሉ : ደምቋል ::

ቸቦ : ሰው : ሁሉ : እየገዛ : ወደ : ቤቱ : ይገባል ::

የዓመት : በዓል : አየር : ይነፍሳል ::

በየሰው : ገጽታ : የአውደ : ዓመት : ደብታ : መንፈስ : ይካጠል ::

3 ከ. ለዚህ : ሁሉ : ነገር : የመስከረም : ወር : መልካምና : ነፋሻ :

አየር : ከሣር : ቅጠሉ : ልምላሜና : የአደይ : አጠ : ማሰብ :

ትልቅ : ድርሻ : አለው ::

4 ብ. እግግ : የዓመት : በዓል : እንዴት : ነው ?

5 አ. ከሰደ : ዘንድሮ : ለአውደ : ዓመት : ምን : አስጠላ ?

6 ከ. ምን : አዲስ : ነገር : አለ ? እንደ : ተሰመደው : ነዋ !

7 አ. የተሰመደውም : ካሳሰቡበትና : ካላዘጋጁት : በራሱ : አይመጣም ::

ገቢውን : ማየትና : የምናሳልፍበትን : ሁኔታ : ማቀድ : አለብን ::

8 ከ. ጠላ : ተጠምቋል : ዶሮ : ገዝተሻል : የጓዳ : ጣጣዎችን :

አሚላተሻል : አይደል ?

9 አ. በእኔ : በኩል : የሚገባው : ቢዘጋጅም : ብዙ : የሚገድል :

እንዳለ : አታውቅምን ?

10 ከ. ከዚህ : ውጭ : ምን : አለ ?

11 አ. ጦገ : መገዛት : አለበት : ወይም : ደህና : ቦታ : ቅርጫ : መግባት :

ያስፈልጋል ::

ከጠላ : ጋር : የሚቀርብ : አረቄ : ይገዛል ::

ለደመራ : ለልጆቹ : ቸቦ : ያስፈልጋል ::

ይህ : ሁሉ : ያንተ : ድርሻ : ነው !

12 ከ. ሁሉም : ይደርሳል ::

ልጆቹም : ራሳቸው : ያሟሉታል :: አታሰቢ !

13 አ. የደመራ : ቦታ : አንድ : ላይ : ሄደን : ሥነሥርዓቱንና : ጭፈራም :

ማየት : እንፈልጋለን ::

14 ከ. ሁሉም : ይሆናል ::

ለማንኛውም : ቤቱን : ለማዘጋጀት : ጠቢቄ : ተኝተን : በጥዋት :

መኑሣት : ይሻላል ::

15 አ. መልካም : መኝታ ::

16 ከ. ደህና : እደሩ ::

2 - 16. የአርባ : ቀን : መታሰቢያ

1 አ. ታሰታውሳለህ : ከባድ ?

አቶ : ወልደጻዲቅ : ከአ'ረፍ : ነገ : አርባ : ቀናች : መሆኑ : ነው ::

2 ከ. እውነትም ፤ ነፍሳቸውን : ይማረውና : ደግ : ሰው : ነቡ !

ወይዘሮ : አባባ : እንዴት : ቻሉት : ይሆን ?

3 አ. ፈጣሪ : ጽናቱን : ይስጣቸው !

ሁሌ : የማይነጣጠሉና : የሚሞድዱ : ባልና : ሚስት : ነቡ ::

4 ከ. በጣም : የሚያሳዝነው : ምንም : ልጅ : አልመውለዳቸው : ነው ::

ለሚቹ : የሰም : መጠሪያ : ለወይዘሮ : አባባም : ደጋፊና : ማጽናኛ : ይሆናቸው : ነበር ::

5 አ. ለአርባ : ቀን : የፍታት : ጸሎትና ለቁርባኑ : በጠዋት : እቤትም :

ቤተ : ክርስቲያንም : መድረስ : ያስፈልጋል ::

6 ከ. ከባልቻ : ጋር : የጋብቻ : ዝምድና : ነበራቸው ::

አእንዲሁም : ሚቹ : በጣም : ያቀርቡት : ነበር ::

7 አ. አዎን : እንደውም : እዚህ : ድረስ : በጥዋት : መጥቶ : አብረን :

ለመሄድ : ተቃጥረናል ::

8 ከ. እኔ : ግን : ነገ : በጥዋት : የሆሰፒታል : ቀጠሮ : ሰለጠኝ : ለመገኘት :

አልቻልኩም ::

ረፋዱ : ላይ : ከጸሎትና : ከቁርባኑ : በኋላ : እዚሁ : እንገናኝ ::

እስከዚያው : ከአምላክ : ጋር : ምርመራዬን : እጨርስ : ይሆናል ::

9 አ. በል ፤ ደህና : ዋል ::

ዛሬ : ጠጊዜ : ወደ : ቤት : ገብኜ : ማረፍ : አለብኝ ::

2 - 17. የጋብቻ : ውል

1 አ. ከባድ ፡ በመጨረሻ ፡ ሳምንት ፡ ዘመናዊ ፡ ቀለበት ፡ እንደምታደርግ ፡
አታውቅምን ?

የጋብቻ ፡ ውል ፡ ትፈጽማለች ።

2 ከ. ምካው ፡ ፈጠኑ ?

ከተዋወቁ ፡ አጭር ፡ ጊዜ ፡ መሰሉኝ ፡ ነበር !

3 አ. ምን ፡ ያስፈልጋል ፡ ብለህ ፡ ነው ?

ተዋወቁ ፡ ተዋደዱ ፡ በሁሉም ፡ ነገር ፡ ተሰማሙ ።

ወላጆቻቸው ፡ በጊዜ ፡ የልጆቻቸውን ፡ ዓለም ፡ ማየት ፡ አለባቸው ።

4 ከ. በጉዳይ ፡ ላይ ፡ ቤተ ፡ ዘመድዎ ፡ መክሮበት ፤ በልጁ ፡ ባሕሪ ፡

በመልኩ ፡ በሃብቱ ፤ በጥሉሹ ፡ ተሰማማ ፡ ማለት ፡ ነው ?

5 አ. እንዴታ ! በሕረው ፡ ጉልቶ ፡ የሚታይ ፡ ችግር ፡ ከሌለኝ ፡

ጨዋ ፡ ከሆነ ፡ እርሰዎ ፡ ካፈቀረቸው ፡ ሃብትም ፡ አብረው ፡

የሚያፈሩት ፡ ከሆነ ፡ ሌላ ፡ ምን ፡ ይጠበቃል ?

6 ከ. ለመሆኑ ፡ ተምሯል ?

7 አ. አዎ ፤ የተማረ ፡ ነው ።

አሁን ፡ በንግድ ፡ ሚኒስቴር ፡ ተቀጥሮ ፡ ይሠራል ።

የአንድ ፡ ክፍል ፡ ሐላፊ ፡ ነው ።

8 ከ. የቀለቡ ፡ ሥነሥርዓት ፡ የት ፡ ይከናወናል ?

9 አ. በመጨረሻ ፡ ቅዳሜ ፡ በአዲስ ፡ አበባ ፡ ማዘጋጃ ፡ ቤት ፡ ነው ።

በማግስቱ ፡ እሑድ ፡ ጥዋት ፡ በመደሃኒተ ፡ ዓለም ፡ ቤተ ፡

ክርስቲያን ፡ ጋብቻው ፡ በተክሊል ፡ ይፈጽማል ።

2 - 18. የትምህርት ፡ ቤት ፡ ሪፖርት ፡ ካርድ

1 ብ. እማማ ፡ የትምህርት ፡ ቤት ፡ ሪፖርት ፡ ካርድን ፡ አባባ ፡ አየው ?

2 አ. አዎን ፤ አይቶታል ። በውጤቱ ፡ ግን ፡ ቦግም ፡ ተቁጥቷል ።

3 ብ. ለምን ፡ ተቁጥ ? ከክፍሎችን ፡ ስምንተኛ ፡ ነው ፡ የወጣሁት !

በክፍሎችን ፡ አርባ ፡ ተማሪዎች ፡ አሉ !

4 አ. ከአንደኛ ፡ እስከ ፡ ሦስተኛ ፡ እንደምትሆን ፡ ጠብቆ ፡ ነበር ።

ለዚህም ፡ እንድትገቡብዝ ፡ የግል ፡ አስተማሪ ፡ ቀጥሮልህ ፡ ነበር ።

5 ብ. የፈተናዎች ፡ ጥያቄዎች ፡ ያልጠበቅኳቸው ፡ ስለነበሩ ፡ አንዳንዶችን ፡

ልመልሳቸው ፡ አልቻልኩም ።

6 አ. ልጄ ፡ ጥያቄ ፡ እየመረጥክ ፡ ሳይሆን ፡ የተማርክውን ፡ ሁሉ ፡ በደንብ ፡

ለማወቅ ፡ ማጥናት ፡ ነበረብህ ። ያልተረዳኸውን ፡ ደግሞ ፡

አስተማሪዎችህን ፡ ጠይቀህ ፡ አጠርተህ ፡ መረዳት ፡ ይግባል ።

7 ብ. ሁሉ ፡ ጊዜ ፡ በደንብ ፡ እንደማጠና ፡ ታይኝ ፡ የለም ?

ማታም ፡ እስከ ፡ አምስት ፡ ሰዓት ፡ እያመሽሁ ፡ አጠና ፡ ነበር !

8 አ. ለማንኛውም ፡ ያለፈው ፡ አልፏል ።

ለመጨረሻው ፡ በደንብ ፡ መዘጋጀትና ፡ ውጤትህን ፡ ማሻሻል ፡ አለብህ ።

9 ብ. ለመጨረሻው ፡ ጠንክራ ፡ በማጥናት ፡ ለማሻሻል ፡ እሞክራለሁ ።

ነገርግን ፡ እማማ ፡ ከጓደኞቼ ፡ ጋር ፡ ሽርሽር ፡ ስለምሄድ ፡ አባባን ፡

ገንዘብ ፡ ትጠይቁልኛለሽ ?

10 አ. የለም ፡ የለም ፤ አሁን ፡ በውጤትህ ፡ ስጠልተደሰተ ፡ ገንዘብ ፡

መጠየቅ ፡ አልቻልኩም ።

ሳይሆን ፡ የሽርሽርን ፡ ፕሮግራም ፡ ከመጨረሻው ፡ የፈተና ፡ ጊዜ ፡

በኋላ ፡ አድርገው ።

በዚያ ፡ ጊዜ ፡ ውጤትህን ፡ ስታሻሽል ፡ የምትፈልገው ፡ ሁሉ ፡

ይፈጸምልሃል !

1 ከ. አልማዝ : የልብስ : ጥንጣዬን : አዘጋጀሽልኝ ?

2 አ. የሚገኝሁት : አገር : ምን : ያህል : ትሰነብታለህ ?

3 ከ. የቶኪዮው : ሰብሰባ : የሚቆየው : ለአራት : ቀን : ነው ::
ምናልባት : አንዳንድ : ነገሮች : ለመግዛት : አንድ : ቀን : በተጨማሪ :
እዚያው : እቆይ : ይሆናል ::

4 አ. ሰማያዊው : የልብስ : ጥንጣ : በቂ : ይመስለኛል ::
ሁለት : ሙሉ : ልብሶች : የውስጥ : ሱሪዎች : አምስት :
ሸሚዞችና : የእግር : ሹሪዎች : እኩትልሃለሁ ::
አይበቃም : እንዴ ?

5 ከ. በቂ : ነው ::
ለአንቺ : ከጃፓን : የምትፈልገው : ነገር : አለን ?

6 አ. የቻልከውን : አንዳንድ : ነገሮች : ለልጆቹ : ገዝተህ : ይዘህ : ና ::
ለእኔ : ካንተ : በሰላም : መመለስ : በስተቀር : የሚያስፈልገኝ : ነገር :
የለም ::
እንደውም : መኪናው : እየጠበቀህ : ነው :: ተዘጋጅተሃል ?
ፓላንግቶች : የእይደጥላን : የጉዞ : ትኬትና : የገንዘብ : ቼክ :
ይዘሃል?

7 ከ. አዎ ፤ ሁሉንም : ነገር : ይዣለሁ ::
ቢዬ : ደህና : ሁኝ ::
ልጆቼን : ተንከባከቢ ፤ ለእኔ : አታሰቢ ::

8 ሰ. ሰላም : እንጂ : አባባ :: መልካም : ጉዞ !
በሰላም : ይመልሱ ::

9 አ. በሰላም : ይመልሱ !

1 ሰ. ቀለሚ (« ድፎ : ዳቦ : መጋገር : አቸላለሁ ») ብላኛለች ::

2 አ. እረ : አይሆንም : ልጄ ::

ድፎ : ለመድፋት : ገና : ልጅ : ናት :: አስቸጋሪ : ሥራ : ነው::

3 ሰ. ትቸላለች :: እንደውም (« ነገ : የጋገርኩትን : ድፎ : ዳቦ :

አምጥቼ : ትቀምሳለችሁ ») ብላኛለች ::

ዳቦ : መጋገር : ቀላል : ነው ::

እኔም : ዛሬ : ዳቦ : መጋገር : አለብኝ ::

ምጣዱን : ምድጃው : ላይ : ለማሳረፍ : እማማ : ታግገርኛለሽ ::

4 አ. ለመሆኑ : ድፎ : ዳቦ : ለመጋገር : ምን : ምን : ያስፈልጋል ?

5 ሰ. የሰንዴ : ዱቄት : እርሾ : ጥቁር : አዝመድ : ነጭ : አዝመድ :

ድንብላል : ነጭ : ሽንኩርት : ጨውና : ዘይት : አይደለም : እንዴ?

6 አ. ይህ : አንዱ : ዓይነት : ድፎ : ዳቦ : ነው ::

እንዲሁም : የተለያዩ : የድፎ : ዳቦ : ዓይነቶች : እንዳሉ :

ታውቋል? : አይደል ?

7 ሰ. የተለያዩ : ዓይነት : ዳቦዎች : ቀምጤ : አውቃለሁ ::

አሠራሩን : ከባልትና : መጽሐፍ : ላይ : ያነጠኩት : ግን : ይህንን :

ብቻ : ነው ::

8 አ. እስቲ : አሠራሩን : ደግሞ : ንገሪኝ ::

9 ሰ. የሚፈለገውን : የድፎ : ዳቦ : መጠን : የሚሆን : የሰንዴ : ዱቄት :

ቡትልቅ : ሳርንጃ : ሳሕን : ከእርሾ : ጋር : ለብ : ባለ : ውሃ :

በውፍራሙ : ይሰካል ::

ነጭ : አዝመድና : ድንብላል : በአንድነት : ይ'ውቀጣል ::

ብዙህ : ዓይነት : የተዘጋጀው : የዳቦ : ቅመምና : ጥቁር : አዝመድ :

ሊጡ : ላይ : ተነሰሰ : እንዲሞላድ : ይ'ደረጋል ::

ቀጥሎ ፡ ለጣዕም ፡ የሚፈለገውን ፡ የጨው ፡ መጠን ፡ ጠርጭቆ ፡
ውስጥ ፡ አሚምቶ ፡ መጨመር ፡ በመጠኑ ፡ ዘይት ፡ ጨምሮ ፡ በደንብ ፡
ሊጡን ፡ ማሸት ።

በመጨረሻ ፡ በሰንደዶ ፡ ላይ ፡ ተልጦ ፡ የተሰኘ ፡ ነጭ ፡ ሽንኩርት ፡
ሊጡ ፡ ወስጥ ፡ አልፎ ፡ አልፎ ፡ ይሸጉጥና ፡ ኩፍ ፡ እስኪል ፡
ከድኖ ፡ መጠቀም ።

ከዚያም ፡ የገበር ፡ ምጣዳን ፡ በምድጃ ፡ ላይ ፡ ማጋደምና ፡
በምጣዳ ፡ ላይ ፡ የኮባ ፡ ቅጠል ፡ መጉዘጉዘ ።

በተገዘገዘው ፡ የኮባ ፡ ቅጠል ፡ ላይ ፡ ሊጡን ፡ ማሳረፍና ፡

አስተካክሎ ፡ ከላይ ፡ ላይም ፡ የኮባ ፡ ቅጠል ፡ መሸፈን ።

በመጨረሻ ፡ የገበር ፡ ምጣዳን ፡ ጠበረት ፡ ምጣድ ፡ መክደንና ፡ ከላይ ፡
ላይ ፡ ፍም ፡ አድርጎ ፡ ኩባት ፡ ማንደድ ።

ክሥርና ፡ ከላይ ፡ እሣት ፡ የሚነድቡት ፡ ዳቦ ፡ እስኪበሰል ፡ ጠብቆ ፡
ማውጣት ።

10 አ. ጉጠዘ ፡ የኔ ፡ ልጅ ! በደንብ ፡ አሠራሩን ፡ አውቀሽዋል ።

ድፎ ፡ ዳቦ ፡ ሲደፋ ፡ ግን ፡ እሣቱ ፡ ስለሚጠዘና ፡ ሊጡንም ፡

ምጣዳ ፡ ላይ ፡ ማሳረፍ ፡ ስለሚከብድ ፡ ትንሽ ፡ ከፍ ፡ እስክትይ ፡

ድፎ ፡ ዳቦ ፡ መጋገር ፡ እይፍርብሽም ። እሺ ?

11 ሰ. ለምን ፡ እሣሣ ፡ አልቻልም ፡ ማለት ፡ ነው ?

12 አ. ሙያውን ፡ በደንብ ፡ አውቀሻል ፡ ትገምገማሽም ።

ግን ፡ እሣቱ ፡ አደገኛ ፡ ስለሚሆንና ፡ የሐሰባ ፡ ዳቦም ፡ በትልቁ ፡

ስለሚጋገር ፡ ጉልበት ፡ ስለሚጠይቅ ፡ ነው ።

ለከርሞ ፡ ግን ፡ የምትጠነክሪ ፡ ይመስልኛል ።

13 ሰ. እሺ ፡ እሣሣ ፡ ዛሬ ፡ ግን ፡ ሙሉሙሉ ፡ ወይም ፡ አምባሻ ፡

መጋገር ፡ እችላለሁ ፡ አይደለ ?

14 አ. አዎ ፤ ትጋግሪያለሽ ።

第 3 部

エチオピアと日本の民俗誌

- እማማ ፡ ስለኢትዮጵያ ፡ ቡና ፡ አፈላል ፡ ቢነግሩኝ ?

1. ቡና ፡ በሀገራችን ፡ ለጓደኞቻችን ፡ መጫወቻ ፡ ለእንግዶች ፡ መቀቢያ ፡
በእርገጥ ፡ በእርጋታ ፡ የሚዘጋጅ ፡ የተሰመደ ፡ መጠጥ ፡ ነው ።

2. ቡና ፡ በመጀመሪያ ፡ ተለቅሞ ፡ በብረት ፡ ምጣድ ፡ ላይ ፡ ይታጠባል ።

3. የታጠበው ፡ ቡና ፡ ይቆላል ።

4. ቡና ፡ ከተቆላ ፡ በኋላ ፡ በቡና ፡ ሙቀጫ ፡ ውስጥ ፡ ተከትቶ ፡
ይወቀጣል ።

5. ቡና ፡ በሚወቀጥበት ፡ ጊዜ ፡ ውሃ ፡ በቡና ፡ ጀቡ ፡ በእሳት ፡ ላይ ፡
ይጣዳል ።

6. የተጣደው ፡ ውሃ ፡ እስኪፈላ ፡ የመጠጫው ፡ ስኒ ፡ ታጥቦ ፡ በእረከቦች ፡
ይቀርባል ።

7. በመካከሉ ፡ ለቡና ፡ ቁርስ ፡ የሚሆን ፡ ዳቦ ፡ ቂጣ ፡ ወይም ፡ ቆሎ ፡
ወዘተርፈ ፡ ይዘጋጃል ።

8. የተጣደው ፡ ውሃ ፡ ሲፈላ ፡ ዱቄቱ ፡ ቡና ፡ ይጨመራል ።

9. የቡናውን ፡ ቁርስ ፡ በልተው ፡ በተሰብኛ ፡ እንግዶች ፡ ወይም ፡ ጓደኞች ፡
አሳብ ፡ እየተለዋወጡና ፡ እየተጫወቱ ፡ ቡናው ፡ እፈታቸው ፡
ተቀድቶ ፡ ይጠጣል ።

10. ቡና ፡ ተጠጥቶ ፡ ሲባቃ ፡ በዕድሜ ፡ ትልቁ ፡ ወይም ፡ አንጋፋውና ፡
የተከበረው ፡ ስው ፡ ይመርቃል ።

11. በቤት ፡ ወስጥ ፡ የሚፈላ ፡ ቡና ፡ ከአንደኛ ፡ እስከ ፡ ሦስተኛ ፡ ድረስ ፡
ይጠጣል ።

12. የመጀመሪያው ፡ "አቦል ፡ ቡና" ፡ የባላል ።

13. ሁለተኛው ፡ "ቶና" ፡ ይባላል ።

14. የመጨረሻው ፡ ቡና ፡ "ቦረካ" ፡ ይባላል ።

15. ብዙ : ጊዜ : የጥኩስ : እንግዳ : "አቦል" : ቡና : ጠጥቶ : መሄድ :
ይችላል ::

16. ቡና : በሚፈላ : ጊዜ : በተለያዎ : በባዳ : ቀኖች : በቤት : ውስጥ :
ወይም : በአረከቦት : ዙሪያ : ርጥብ : ቁጠላ : መጉዝጉዝ : የተለመደ :
ነው ::

17. ዕገንም : ይጨላል ::

3 - 2. እንጀራ'ና : ዳቦ

- እ'ማማ ፤ እንጀራ'ና : ዳቦ : ከምን : የተሠራ : ምግብ : ነው ?

1. እንጀራ : "ጤፍ" : ከተባለ : የእህል : ዘር : ይሠራል ።

2. ጤፍ : በጣም : ትናንሽ : ፍሬ : አለው ።

ምናልባት : በኢትዮጵያ : ብቻ : የሚበቅል : እህል : ነው ።

3. በምን : ይጋገራል ? "ምጣድ" : በሚባል : ከሸክላ : በተሠራ :

መጋገሪያ : ላይ : ይጋገራል ።

4. እንጀራ : እስከሚበሰል : ድረስ : አክንባሎ : በተባለ : መክደኛ : ምጣዳ :

ይከደናል ።

5. እንጀራው : ሲበሰል : አክንባሎው : ተከፍቶ : በሰፊድ : ከምጣዳ : ላይ :

ይሳባል ።

6. የተጋገረው : እንጀራ : በሌላት : ውስጥ : ይቀመጣል ።

7. በመመገቢያ : ጊዜ : እንጀራው : ከሌላት : ታጥፎ : በመሰብ : ተዘርግቶ :

ይቀርባል ።

8. ምግቡ : ከቀረበ : በኋላ : ተመጋቢዎች : ከእየፈታቸው : እንጀራውን :

እየቆረሱ : ወጥ : እያጠቀሱ : ይጠሉ ።

9. ዳቦ : በጣልያንኛ : "pane" : የሚባለው : የምግብ : ዓይነት : ነው ።

10. ዳቦ : ከተለያዩ : የእህል : ዘሮች : ሊዘገጅ : ይችላል ።

11. አብዛኛው : ዳቦ : ግን : የሚዘጋጀው : ከስንዴ : ዱቄት : ነው ።

12. ዳቦ : በተለያዮ : መጠንና : ቅጽ : ሊዘጋጅ : ይችላል ።

13. በትልቁ : የሚጋገረው : የሐሰጥ : ዳቦ : "ድፎ : ዳቦ" : ይባላል ።

14. ድፎ : ዳቦ : በሞንኛውም : ጊዜ : እቤት : ሊዘጋጅ : ይችላል ።

ሆኖም : በባል : ጊዜ : በአብዛኛው : በእየቤቱ : ይጋገራል ።

3 - 3. የኢትዮጵያ : ባህላዊ : መጠ'ጠ'ች

- አባባ : በኢትዮጵያ : የተለየ : ባህላዊ : መጠ'ጠ'ች : አሉ : አይደል ?
ከነዚህ : ውስጥ : የጣም : የተለመዱትን : አንዳንዶች : ቢነግሩን ?

1. አዎን : ልጄ :: ኢትዮጵያ : ሰፊ : አገር : በመሆኗ : በተለያዩ :
አካባቢዎች : ልዩ : ልዩ : መጠ'ጠ'ች : አሉ ::

2. ብዙ : ከተለመዱት : መካከል : ጠጅ : ጠላና : አረቄ : የሚጠቀሱ :
ናቸው ::

3. በየናኑት : ማርና : "ጌሾ" : በመጠቀም : ጠጅ : ይጣላል ::

4. ጌሾ : ትናንሽ : ቅጠሎች : ያሉት : ተክል : ነው ::

5. ጠላ : እንደ : ቢራ : የሚዘጋጅ : የተለመደ : መጠ'ጠ' : ነው ::

6. የተለያዩ : የእህል : ዘሮች : በተለይም : ገብስና : ጌሾ : በመጠቀም :
ጠላ : ይጠመቃል ::

7. ጠጅ : መጣል : ጠላ : ከመጥመቅ : የበለጠ : ጊዜ : ይፈጅል ::

8. ጠላ : ከጠጅ : ይልቅ : አይጠነክርም ::

9. አረቄ : ከጠጅና : ከጠላ : የበለጠ : ጠንካራ : መጠ'ጠ' : ነው ::

10. አረቄ : እንደ : ጠላ : ሁሉ : ከተለያዩ : የእህል : ዘሮች : በእሣት :
ላይ : እየፈላ : በእንፋሎት : መልክ : በመትነን : መልሶ :
ሲቀዘቅዝ : ከሚፈጠረው : ፈላሽ : ጠብታ : እየተጠረቀመ : የሚዘጋጅ
መጠ'ጠ' : ነው ::

11. ሚስተር : ማሳኦ : አረቄ : ጠንካራ : መጠ'ጠ' : በመሆኑ : ብዙ :
ባትጠጣ : ጥሩ : ነው ::

12. ሚስ : ናኦሚ : የሀገራችን : መጠ'ጠ'ች : እስክትለምጅ : ብርዝ :
ብትጠጩ : መልካም : ነው ::

13. ብርዝ : ጌሾ : ሳይጨመር : ውሃና : ማር : ብቻ : ተበጥብጦ :
የሚዘጋጅ : ቀላል : መጠ'ጠ' : ነው ::

14. አልኮላ : መጠጥ : ለሁሉም : ሰው : የተፈቀደ : ነው ?

15. የእስልምና : ሃይማኖት : ተከታይዎች : በቁራን : የተከለከለ : በመሆኑ :

በከብዛኛው : አይጠጡም ::

16. ቡረካ : ልጆችም : እንዲጠጡ : አንፈቅድላቸውም ::

3 - 4. የጁፓን : ቤተ : ሰብ

1 ሐ. በአገራችሁ : ቤተ : ሰብን : የማስተዳደር : ሐላፊነት : የማን : ነው?

2 ማ. በአብዛኛው : ሚስት : የባልዋን : ደሞዝ : በሙሉ : ተረክባ : ለቤት :
ወጪ : ታውሳለች ::

3 ላ. አ : ይህ : በጣም : ጥሩ : የአኗኗር : ዘዴ : ነው !

ታዲያ : ባል : ሚስቱን : የኪስ : ገንዘብ : ይጠይቃል : ማለት : ነው?

4 ማ. አዎ ፤ የቀን : ወይም : የሳምንት : ወጪውን : ትሰጠዋለች ::

5 ላ. ሚስ : ናአሚ : የጁፓን : ሴቶች : አለባቸው : እንደኛ : ነው ?

ወይስ : የተለየ : የባህል : ልብስ : አላቸው ?

6 ና. አብዛኛውን : ጊዜ : ሴቶቻችን : አሁን : እኔ : እንደለባለሁት :

አለባቸው : ይለባሉ ::

ነገር : ግን : በዕድሜ : የገፋ : እናቶቻችን : በባል : ቀኖች :

ወጣት : ሴቶች : "ኪሞኖ" : የተባለ : የባህል : ልብስ : ይለባሉ ::

7 ላ. የቤት : እመቤቶች : በሥራ : የሚረዷቸው : ሠራተኞችን :

ይቀጥራሉ ? ወይስ : ራሳቸው : ያከናውናሉ ?

8 ና. በጣም : ጥቂት : የኖጠጡ : ሃብታሞች : በስተቀር : ሠራተኞች :

አይቀጥሩም ::

9 ላ. እባክሽ : ንገሪኝ ፤ ባሎች : ሚስቶቻቸውን : በቤት : ውስጥ : ሥራ :

ይረዳሉ? ወይስ : እንደኢትዮጵያ : ባለ : ሁኔታ : ነው : የሚኖሩት?

10 ና. ብዙዎች : ባሎች : እቤት : ውስጥ : ሥራ : አይሠሩም ::

ነገር : ግን : አንዳንድ : ወጣቶች : ሚስቶቻቸውን : መርዳት :

ጀምረዋል ፤ በተለይ : ሚስቶቻቸው : ሠራተኞች : ከሆኑ ::

3 - 5 የሀገር : ልብሶች

- እማማ : በኢትዮጵያ : ምን : ዓይነት : ባህላዊ : ልብሶች : አሉ ?

1. በኢትዮጵያ : የተለያዩ : የአለባበስ : ሥርዓትና : ባህላዊ : ልብሶች : አሉ ::

2. ባህላዊ : ልብሶች : ከልዩ : ልዩ : ጠግሎችና : ሁኔታዎች : ጋር : ተያይዘው : ይለብሳሉ ::

3. በአብዛኛው : ጠህላዊ : መንገድ : የተሠሩ : "ሸማዎች" : ይለብሳሉ ::

4. ሴቶች : ከጥጥ : የተሠሩ : ስስ : ነጭ : "ቀሚሶ"ና : "ነጠላ" : ይለብሳሉ ::

5. ነጠላ : እንደ shawl : ያለ : ሰላጠው : የሚሠራ : ስስ : የጥጥ : ጨርቅ : ነው ::

6. ነጠላ : ከጫፍና : ከጫፉ : በልዩ : ልዩ : ቀለሞች : የተጌጠ : "ጥብብ" : አለው ::

7. ቀሚሱ : ከእግርጌው : ላይ : ከነጠላው : የተመሳሰለ : ጥብብ : ይኖረዋል::

8. አልፍ : አልፎ : በተመሳሳይ : ሁኔታ : የሚሠራ : ጥልፍና : ጥብብ : ያለው : የሐሰጥ : ቀሚሶ : ይለብሳል ::

9. ቀሚሱ : ከወገብ : ላይ : የሸማ : መታጠቂያ : ይኖረዋል ::

10. አንዳንድ : ሴቶች : ጸጉራቸውን : በ"ሻሻ" : ይሸፍናሉ ::

11. ወንዶች : ከጥጥ : የሚሠሩ : የእጅ : ጠባብና : ሱሪ : ይለብሳሉ ::

12. ከላይ : ስስ : ባለጥብብ : ነጠላ : ያጣፉሉ ::

13. ሱሪው : ከመቀመጫና : ከጭን : አካባቢ : ሰፍ : ብሎ : ከባት : ላይ : በጠባብ : ይለፋል ::

14. አንዳንድ : ወንዶች : በተለይም : አባቶች : "በርኔጣ" : ያደርጋሉ ::

15. ከቆዳ : የተሠራ : ሰንደል : ይጫማሉ ::

3 - 6. የጳጳሳን ፡ መኖሪያ

1 ሐ. በቶኪዮ ፡ የቤት ፡ እጥረት ፡ አለ-ን ?

2 ማ. አዎን ፡ አለ ።

የቤት ፡ ኪራይ ፡ ዋጋም ፡ በጣም ፡ ከፍተኛ ፡ ነው ።

3 ሐ. መኖሪያችሁ ፡ ስንት ፡ ክፍሎች ፡ አሉት ?

4 ማ. አሳታችን ፡ በውርስ ፡ ያገኘው ፡ መጠነኛ ፡ መኖሪያ ፡ ቤት ፡ ስለሌለው ፡

ዕድለኞች ፡ ነን ።

ስድስት ፡ ክፍሎችና ፡ ትንሽ ፡ የአትክልት ፡ ሥፍራ ፡ አለው ።

5 ሐ. በአጠቃላይ ፡ ተራው ፡ ሕዝብ ፡ በምን ፡ ዓይነት መኖሪያቤት ፡

6 ማ. ቶኪዮ ፡ አሥራአንድ ፡ ሚሊዮን ፡ ሕዝብ ፡ የሚኖርበት ፡ ከተማ ፡

በመሆኑ ፡ የቦታ ፡ ችግር ፡ አለ ።

ስለዚህም ፡ መኖሪያዎች ፡ በጣም ፡ ጠባብ ፤ ሁለት ፡ ወይም ፡ ሦስት

ክፍሎች ፡ ብቻ ፡ ይኖራቸዋል ።

7 ሐ. አስፈላጊውን ፡ ቁሳቁሶች ፡ አሟልተው ፡ የሚከራይ ፡ መኖሪያዎች ፡

አሉ?

8 ማ. በጣም ፡ ጥቂት ፡ ነው ።

እንደውም ፡ ምንም ፡ የለም ፡ ለማለት ፡ ይቻላል ።

9 ሐ. ከገጠር ፡ የሚመጡ ፡ ተማሪዎች ፡ የት ፡ ይኖራሉ ?

10 ማ. ጥቂቶች ፡ በተማሪዎች ፡ መኝታ ፡ ቤት ፡ ሲኖሩ ፡ የቀሩት ፡ ደግሞ ፡

በግል ፡ ትንንሽ ፡ ክፍሎች ፡ ተከራይተው ፡ ይኖራሉ ።

3 - 7. የገጠር ፡ መኖሪያ

- አባባ ፡ በኢትዮጵያ ፡ የገጠርና ፡ የከተማ ፡ የቤት ፡ አሠራር ፡ አንድ ፡
ዓይነት ፡ ነው-ን ?

1. የሰው ፡ ጠገን ፡ የተለየ ፡ ነው ።

የገጠር ፡ ሰው ፡ በአብዛኛው ፡ ኑሮው ፡ የተመሰረተው ፡ በእርሻ ፡ ሥራ ፡
ነው ።

2. ቤቶች ፡ የሚሠሩት ፡ እንደከተማ ፡ ተጠጋግተው ፡ አይደሉም ።

3. አንድ ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ በአንድ ፡ ግቢ ፡ ውስጥ ፡ የመኖሪያ ፡ ጎጆና ፡
የከብት ፡ ቤት ፡ ሠርቶ ፡ ይኖራል ።

4. አሁን ፡ ቤቶች ፡ ጣራቸው ፡ በቆርቆሮ ፡ መሠራት ፡ ተጀምሯል ።

5. የቀድሞ ፡ ባህላዊ ፡ የጎጆ ፡ አሠራር ፡ ግን ፡ የተለየ ፡ ነው ።

6. ጎጆ ፡ ግድግዳው ፡ በእንጨትና ፡ በጭቃ ፡ ተሠርቶ ፡ ጣራው ፡ ጠላር ፡
ይከፈላል ።

7. ብዙ ፡ ጊዜ ፡ በጎጆው ፡ መሃል ፡ ላይ ፡ የሚቆም ፡ መሰሰ ፡ ኖሮት ፡
ክብ ፡ ሆኖ ፡ ይሠራል ።

8. ጠገቢ ፡ ውስጥ ፡ የጓሮ ፡ አትክልት ፡ ሥፍራ ፡ ይኖረዋል ።

9. በመኖሪያ ፡ አካባቢ ፡ በሚገኝ ፡ የእርሻ ፡ መሬት ፡ እህልና ፡ ጥራጥሬ ፡
ይበቅላል ።

3 - 8. የኢትዮጵያ : የትምህርት : ሁኔታ

1 ማ. ከቦደ : የኢትዮጵያ : የትምህርት : ሥርዓት : እንዴት : ነው ?

2 ከ. ስድስት : ዓመቶች : የመጀመሪያ : ደረጃ : ሁለት : ዓመቶች :
የመለስተኛ : ሁለተኛ : ደረጃና : አራት : ዓመቶች : የከፍተኛ
ሁለተኛ : ደረጃ : ትምህርት : ይሰጣል ::

3 ማ. ልጆች : በስንት : ዓመታቸው : የመጀመሪያ : ደረጃ : ትምህርታቸውን :
ይጀምራሉ ?

4 ከ. በአብዛኛው : በሰባት : ዓመት : ገደማ : ይጀምራሉ ::

5 ማ. ሕፃኖች : የመጀመሪያ : ደረጃ : ትምህርት : ከመጀመራቸው : በፊት :
ትምህርት : የሚያገኙበት : መንገድ : አለን ?

6 ከ. ብዙ : ጊዜ : የአፅደ-ሕፃናት : በሚያገኙበት : ሥፍራ : ሕፃኖች :
አማርኛ : ማንበብና : መጻፍ : በአካባቢያቸው : የቄስ : ትምህርት :
ቤት : ይማራሉ ::

7 ማ. በኢትዮጵያ : ትምህርት : የሚሰጠው : በጎጃ : ነውን ?

8 ከ. የመንግሥት : ትምህርት : ቤቶች : ትምህርት : በጎጃ : ይሰጣል ::
በከፍተኛ : የሚያስተምሩ : የግል : ትምህርት : ቤቶችም : አሉ ::

9 ማ. ወደ : ዩኒቨርሲቲ : ለመግባት : የመግቢያ : ፈተና : አለን ?

10 ከ. ለዩኒቨርሲቲ : መግባት : ብቻ : ሳይሆን : በአየደረጃው : ብሔራዊ :
ፈተናዎች : ይሰጣሉ ::
ዩኒቨርሲቲ : ለመግባት : የከፍተኛ : ሁለተኛ : ደረጃ : መልቃቂያ :
ብሔራዊ : ፈተና : ማለፍ : ያስፈልጋል ::

11 ማ. የትኛውን : የሙያ : ዘርፍ : ለማጥናት : ከፍተኛ : ውድድር :
አለበት ?

12 ከ. ሁሉንም : የሙያ : ዘርፍ : ለማጥናት : ከፍተኛ : ውድድር : አለ::
ምናልባት : የሕክምና : ሳይንስ : ሙያን : ለማጥናት : ከፍተኛ :

የበለጠ : ውድድር : ያጋጥማል ::

በጃፓንስ : ዩኒቨርሲቲ : ለመግባት : ምን : ያስፈልጋል ?

13 ማ. እያንዳንዱ : ዩኒቨርሲቲ : የእየራሱን : ፈተና : ያከፋፍል ::

14 ና. አልማዝ : በአገራችን : ብዙ : የልጃገረዶች : መማሪያ :

ዩኒቨርሲቲዎች : አሉ ::

እኔም : ከእነዚህ : ዩኒቨርሲቲዎች : የአንዱ : ምሩቅ : ነኝ ::

15 አ. በእኛ : አገር : ግን : ልጃገረዶች : ብቻ : የሚማሩበት : ዩኒቨርሲቲ :

አንድም : የለም ::

1 ና. በኢትዮጵያ ፡ ጋብቻ ፡ እንዴት ፡ ይ'ፈ'ጸማል ?

ማለቱ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ለጋብቻ ፡ እንዴት ፡ ይታወቃሉ ?

2 አ. በቤተ-ሰብ ፡ አማካይነት ፡ የሚ'ፈ'ጸሙ ፡ ጋብቻዎች ፡ ብዙ ፡ ነበሩ ።

አሁን ፡ ግን ፡ ወጣት ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ በትምህርት ፡ ቤት ።

በሥራ ፡ ቦታ ፡ ወይም ፡ በተለያዩ ፡ አጋጣሚዎች ፡ ተገናኝተው ፡

ይታወቁና ፡ ለጋብቻ ፡ ይደርሳሉ ።

በኢትዮጵያ ፡ ብሔራዊ ፡ የሃይማኖት ፡ ወይም ፡ የባህል ፡

ጋብቻዎች ፡ ተቀባይነት ፡ አላቸው ።

3 ና. በእኛ ፡ ሕግ ፡ የአገገጉት ፡ ወይም ፡ የአክሲት ፡ ልጆች ፡ ለማግባት ፡

ይችላሉ ። በእናንተ ፡ ሀገርስ ፡ እንዴት ፡ ነው ?

4 አ. እንዴ ! የአክሲት ፡ ወይም ፡ የአገገጉት ፡ ልጅ ፡ እኮ ፡ በጣም ፡

የቅርብ ፡ ዘመድ ፡ ነው ?!

በአገራችን ፡ እስከ ፡ ሰባት ፡ ቤት ፡ ጋብቻ ፡ አይ'ፈ'ቀድም ።

5 ና. የተወቀቀት ፡ ወጣቶች ፡ ጋብቻቸው ፡ የሚ'ወሰኑው ፡ በማን ፡ ነው ?

6 አ. በኢትዮጵያ ፡ የጋብቻ ፡ ሕግ ፡ የወጣቶቹና ፡ የወላጆቻቸው ፡ ፈቃድ ፡

አስፈላጊ ፡ ነው ።

ከዚያ ፡ በኋላ ፡ የመተጫጨት ፡ ሥነሥርዓት ፡ ይከናወናል ።

7 ና. ሥነሥርዓቱ ፡ ላይ ፡ ወንድ ፡ ለሴትዋ ፡ የሚያመጣው ፡ ስጦታ ፡ አለ?

8 አ. አዎን ፤ በሥነሥርዓቱ ፡ ላይ ፡ የቃል ፡ ማሠሪያ ፡ የወርቅ ፡ ቀለበት ፡

ያደርጋሉ ። ቀለበቱን ፡ የሚያመጣው ፡ ወንድ ፡ ነው ።

9 ና. ከዚህ ፡ ሌላ ፡ የሚለጠው ፡ ስጦታ ፡ የለም-ን ?

10 አ. ከዚህ ፡ በተረፈ ፡ ለእጮኛው ፡ እንደአቅሙ ፡ ልብሰቶችና ፡ ጌጣጌጦች ፡

ያበረክታል ። በቀለበት ፡ በዓል ፡ ላይ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ጊዜ ፡

የሰርግ ፡ ቀን ፡ ይ'ወሰናል ።

3 - 10. የጃፓን ፡ ምግቦች

1 ላ. ልጄ ፡ የእናንተ ፡ አገር ፡ ዋና ፡ ባህላዊ ፡ ምግብ ፡ ምንድን ፡ ነው ?

2 ና. ባገራችን ፡ የተለያዩ ፡ ባህላዊ ፡ ምግቦች ፡ አሉ ።

ከነዚህ ፡ መካከል ፡ ሩዝና ፡ ከባሕር ፡ የሚገኙ ፡ ምግቦች ፡ የተለመዱ ፡ ናቸው ።

ከከብት ፡ ሥጋ ፡ ይልቅ ፡ ዓሣ ፡ መብላት ፡ እንመርጣለን ።

እናንተ ፡ ጥሬ ፡ ሥጋ ፡ እንደምትወዱ ፡ ሁሉ ፡ እኛም ፡ ጥሬ ፡

ዓሣ ፡ እንወዳለን ።

3 ላ. በቁርስ ፡ ሰዓት ፡ ምን ፡ ዓይነት ፡ ምግብ ፡ ትጠላችሁ ?

4 ና. የተቀቀለ ፡ ትኩስ ፡ ሩዝ ፡ ሾርባ ፡ ባቄላ ፡ ጥሬ ፡ እንቁላልና ፡

ተክሎች ፡ ለቁርስ ፡ ይዘወተራሉ ።

5 ላ. ሠራተኞች ፡ ለምሳ ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ ይመለሳሉ ?

6 ና. ለምሳ ፡ ማንም ፡ ወደ ፡ ቤት ፡ ተመልሶ ፡ አይሄድም ።

ሠራተኞች ፡ በአብዛኛው ፡ በሚሠሩበት ፡ አካባቢ ፡ በሚገኙ ፡

ምግብ ፡ ቤቶች ፡ ይጠላሉ ።

አልፍ ፡ አልፎ ፡ አንዳንድ ፡ ሠራተኞች ፡ ለምሳቸው ፡ ምግብ ፡

በአገልግል ፡ ይይዛሉ ።

በመንግሥት ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ የሚማሩ ፡ ትናንሽ ፡ ልጆች ፡

በትምህርት ፡ ቤቱ ፡ ምሳ ፡ ይዘጋጅላቸዋል ።

7 ላ. በእራት ፡ ሰዓትስ ፡ ቤተ-ሰቡ ፡ ተሰብስቦ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ይመገባል?

8 ና. ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ሠራተኛ ፡ ባሎች ፡ አምሽተው ፡ ስለሚገቡ ፡ ሁሉም ፡

ሰው ፡ አብሮ ፡ አይመገቡም ።

3 - 11. የጃፓን : መጠ'ጠኛ

1 ከ. በጃፓን : የተለዩ : ባህላዊ : መጠ'ጠኛ : አለ-ን ?

2 ማ. ለእርግጥ : አለ-ን :: በተለያዩ : ዘዴዎችና : ከተለያዩ : እሴቶች :

የሚሠሩ : መጠ'ጠኛ : ናቸው ::

እንደ : ዓይነታቸው : የተለያዩ : ስሞች : ሲኖራቸው : በአጠቃ :

ላይ : "ሳኬ" : በመባል : ይታወቃሉ ::

ከሩዝ : የሚሠራው : "ሳኬ" : በጣም : የተሰመደና : ታዋቂ :

መጠ'ጥ : ነው ::

ይህ : መጠ'ጥ : ትኩሱን : ወይም : ቀዝቃዛውን : ይጠጣል ::

ጃፓኖች : ከንደኞቻቸውና : ወዳጆች : አብረው : በሚጠጡበት :

ጊዜ : አንደኛው : ለሌሎቹ : ይቀዳል : እንጂ : የራሱን : ብርጭቆ

አይሞላም ::

ንደኞቹ : ደግሞ : ለእርሱ : ይቀዱለታል ::

3 ሐ. ይህ : ጥሩ : ባህል : ነው !

4 ላ. ሴቶችም : ወደ : መጠ'ጥ : ቤት : ሄደው : ይጠጣሉ-ን ?

6 ና. አሁን : እነሱም : መጠ'ጥ : ቤት : ሄደው : የሚጠጡበት : ጊዜ :

አለ ::

ነገር : ግን : እንደ : ወንዶች : ብዙ : አይጠጡም ::

7 ማ. እውነቱን : ለመናገር : እኛ : ጃፓኖች : አዘውትረን : ብንጠጣም :

በቀላሉ : እንሰክራለን ::

3 - 12. የጳጳስን : የገጠር : ኑሮ

1 ሐ. ሚስተር : ማላእ : በጳጳስን : የገጠር : ወጣቶች : ከቤተ-ሰባቸው :
አካባቢ : ኑሯቸውን : ይመሰርታሉ ? ወይስ : ወደ : ትላልቅ :
ከተሞች : ሄደው : መኖርን : ይመርጣሉ ?

2 ማ. በመላው : ዓለም : እንደሚታወቀው : የጳጳስን : ወጣቶችም : ወደ :
ከተሞች : ይሄዳሉ ::
ቡተላይ : የገጠር : ገቢዎች : ብዙ : ችግር : አለባቸው ::
ወጣቶች : ወደ : ከተሞች : ስለሚሄዱ : በሥራ : የሚረዳቸው :
የሰው : ኃይል : እጥረት : ያጋጥማቸዋል ::
ወጣት : ሴቶች : በገጠር : መኖር : ስለሚደረግላቸው : ወንዶች :
የትዳር : ጓደኛ : ማግኘት : ይቸግራቸዋል ::
ቤትተጽዕኖች : ምን : ዓይነት : ሁኔታ : አለው ?

3 ሐ. እዚህም : ተመሳሳይ : ሁኔታ : አለ ::
ወጣቶች : የተሻለ : ኑሮ : ለማግኘት : ወደ : ከተሞች : ይኮሰላሉ::
የገጠር : ሕይወት : ከባድ : ሥራን : ይጠይቃል ::

4 ማ. ባገራችን : በክረምት : በተራራማ : ሥፍራዎች : ከፍተኛ : በረዶ :
ይጥላል ::
ነዋሪዎች : የበረዶውን : ክምር : ከቤተ-ሰባቸው : ጣሪያዎች : ላይ :
ለመጥረግ : ይቸግራሉ ::
ስለዚህም : ቤተ-ሰባቸውን : እየተው : ሜዳማ : ቦታዎች : ላይ :
ይሰፍራሉ ::

5 ሐ. የሚገርም : ነገር : ነው ::

3 - 13. የቀብር : ሥነሥርዓት

- 1 ከ. ይቅርታ : ማሳኦ : ሃይማኖትህ : ምንድን : ነው ?
- 2 ማ. ቤተ-ሰቦቹ : የቡድሃ : ሃይማኖት : ተከታዮች : ናቸው ::
- 3 አ. ናኦሚ : የአንቺሰ : ሃይማኖት : ምንድን : ነው ?
- 4 ና. የእኔ : ቤተ-ሰቦች : "ሺንቶ" : የሚባል : ጥንታዊ : የጁጋን : ሃይማኖት : ተከታዮች : ናቸው ::
- 5 ሐ. በኢትዮጵያ : ዋና : ዋናዎቹ : የክርስትናና : የእስልም : ሃይማኖቶች : ናቸው ::
 በእናንተ : አገር : ክርስቲያኖችና : እስላሞች : አለ-ን ?
- 6 ማ. አምስት : መቶ : ሺ : ያህል : ክርስቲያኖችና : በጣም : በጣም : ጥቂት : እስላሞች : አለ- : ይባላል ::
- 7 ከ. በቡድሃ : ሃይማኖት : ሰው : በሚሞት : ጊዜ : ቁሶቹ : ምን : ያደርጋሉ ?
- 8 ማ. ቁሱ : በመጀመሪያ : ከሚቹ : ዘመዶች : ፊት : ተገኝተው : ከሃይማኖቱ : ቅዱስ : መጽሐፍ : የተወሰኑን : ምዕራፎች : ያነባሉ::
- 9 ሐ. የሚቹ : ቤተ-ሰቦችስ : ምን : ያከናውናሉ ?
- 10 ማ. የሚቹ : የመጀመሪያ : ልጅ : በጠቅላላ : የቀብሩን : ሥነሥርዓት : አካሄድ : በተላፊነት : ያስፈጽማል ::
 በሥነሥርዓቱ : የተገኙት : ሰዎች : ለሚቹ : በተራ : ዕጣን : ያጨሳሉ ::
 ከዚያም : መቀጠሪያ : ይዘው : በእርጋታ : ሰላምታ : ሰጥተው : ያልፍሉ ::
 ነገር : ግን : አስከሬኑ : አይቀበርም ::
 እንደ : ሕንዶች : አስከሬኑን : እናቃጥላለን ::
 ከዚያም : አመዱ : በአንስተኛ : ሳጥን : ሆኖ : ይቀበራል ::

3 - 14. የኢትዮጵያ : የቀብር : ሥነሥርዓት

- በኢትዮጵያ : የቀብር : ሥነሥርዓት : በምን : ሁኔታ : ይፈጽማል ?

1. ሰው : በሞተ : ጊዜ : ዘመዶችና : ወዳጆች : በሚቹ : ቤት :
ይሰበሰባሉ ::
2. ሚቹ : ክርስቲያን : ከሆነ : በቤቱና : በቤተ : ክርስቲያን : በጭሶች : የ
የፍታት : ጸሎት : ይደረግላታል ::
3. ከዚያም : በቤተ : ክርስቲያን : አካባቢ : ባለ : የመቃብር : ቦታ :
የቀብሩ : ሥነሥርዓት : ይፈጽማል ::
4. የሚቹ : ዘመዶችና : ወዳጆች : ወይም : እንደ : ቅርባታቸው :
ሐዘናቸውን : በለቅሶ : ይገልጻሉ ::
5. ለቅሶ : በድምፅ : ወይም : ያለ : ድምፅ : እንባ : በማውጣት : የሐዘን :
ስሜት : መግለጫ : ነው ::
6. በጠዘ : ባህላዊ : ሁኔታዎች : እለምና : ክርስቲያን : ኢትዮጵያዊያን :
ተመሳሳዮች : ናቸው ::
7. በቀብር : ሥነሥርዓት : ላይ : ሚቹ : እለም : ከሆነ : በእለምና :
ሕግ : መሠረት : "ሰላት" : ይደረግላታል ::
8. የቀብር : ሥፍራው : ከክርስቲያን : የቀብር : ሥፍራ : የተለየ : ነው ::
9. የሚቹ : ዘመዶችና : ወዳጆች : ሐዘናቸውን : በተመሳሳይ : ሁኔታ :
ይገልጻሉ ::
10. የእለም : ሴቶች : ወደ : መቃብር : ቦታ : አይሄዱም ::
11. የክርስቲያን : አስከሬን : በመጀመሪያ : በጨርቅ : ይከፈላል ::
12. ከዚያም : በሬሳ : ሳጥን : ውስጥ : ተከትቶ : ይቀበራል ::
13. በክርስቲያን : የመቃብር : ሐውልት : ላይ : የመስቀል : ምልክት :
ይደረግላታል ::

14. የእስጢጥሮ : መቃብር : ሐውልት : ላይ : የግማሽ : ጨረቃ : የኮከብ :
ምልክት : ይደረጋል ።

15. አስከሬን : ጠጥን : ሳይሆን : ጠላጤን : ትጠቅሱ : ይቀበራል ።

16. እመቃብር : ውስጥ : አስከሬን : ፊት : ወደ : "መካ" : ዞሮ : ጠን :
እንደያርፍ : ይደረጋል ።

- የጃፓን : ቤቶች : ሁኔታ : እንዴት : ነው ?

1. የጃፓን : ቤቶች : በአብዛኛው : በተለይም : በገጠር : አካባቢ : በእንጨት :
ይሠራሉ ::

2. በአብዛኛው : ባለ : አንድ : ወይም : ሁለት : ፎቅ : ናቸው ::

3. ወለላቸው : "ታታሚ" : የሚባል : የሣር : ንግፍ : አላቸው ::

4. የጃፓን : ቤት : ጫማ : ተደርጎ : አይገባም ::

5. ከበራፋቸው : ላይ : በሚገኘው : ቦታ : ጫማ : ወልቆ : ይቀመጥና :
ይገባል ::

6. ቦታታሚ : ክፍል : ውስጥ : ወንበር : አይጠቀሙም ፤ ቦታታሚ : ላይ :
ይቀመጣሉ ::

7. በመኝታ : ለግት : "ፋቶን" : የሚባል : ፍራሽ : ነገር : አንጥፈው :
ይተኛሉ ::

በአሁኑ : ጊዜ : ጃፓኖች : ለልጆቻቸው : አልጋ ፣ የማንበቢያ : ጠረጴዛና :
ወንበር : ይኖራቸዋል ::

8. ጃፓኖች : ጠህላቸው : ከቁም : ማታጠቢያ : ይልቅ : በገንዳ :
መታጠቢያ : መጠቀም : ይወዳሉ ::

9. አንዳንድ : ጃፓኖች : የራሳቸው : መታጠቢያ : ገንዳ : ቢኖራቸውም :
ወደ : ሰፊ : የሕዝብ : መታጠቢያዎች : ይሄዳሉ ::

10. በሕዝብ : መታጠቢያ : ብዙ : ሰዎች : ቦጋራ : ይጠቀማሉ ::

11. ይህ : ሁኔታ : የተለመደ : ነው ::

12. መጀመሪያ : እየአንዳንዱ : ሰው : ከገንዳ : ውጭ : ገላውን :
ይለቃለቅና : ወደ : ገንዳ : ይገባል ::

13. በገንዳው : ውስጥ : መታጠብ : ወይም : ሳሙና : መጠቀም :
አይፈቀድም ::

14. እንደገና : ከገንዳ : ወጥተው : በደንበ : ይታጠቡና : ተመልሰው :
ይገባሉ ::

(ከ.) በዚህ : ጊዜ : ሁሉም : ሰው : እርቃኑን : ይሆናል : ማለት : ነው ?

15. በእርግጥ : ሁሉም : ራቂታቸውን : ይሆናሉ ::

16. በአብዛኛው : ሥፍራዎች : የሴቶችና : የወንዶች : መታጠቢያዎች :
ይለያሉ ::

17. ነገር : ግን : ባንዳንድ : ገጠሮች : ሴቶችና : ወንዶች : በአንድ : ገንዳ :
መጠቀም : ይችላሉ ::

(ሳ.) በሰመ : አብ !! አገፍሩም : እንዴ ?!

(ከ.) ናአሚ : ጃፓን : መሄድ : አለብኝ !

18. መሄድ : ትችላለህ : ከበደ ::

ነገር : ግን : የሴቶቹን : ዕድሜ : አልተናገርኩም ::

(አ.) ማሳኔ : አንተም : የሕዝብ : መታጠቢያ : ትወዳለህ ?

19. አዎ ፤ እኔም : ጃፓን : በመሆኔ : ወደ : ሕዝብ : መታጠቢያ : መሄድ :
በጣም : እወዳለሁ ::

በአዲስ : አበባም : የ"ፍልውሃን" : መታጠቢያ : ቦታ : በአገንጋሁ : ጊዜ :

እጅግ : ደስ : አለኝ ::

3 - 16. የጁፓን : የዕረፍት : ጊዜ

- የጁፓን : ወጣቶች : ዕረፍታቸውን : በምን : ያሳልፋሉ ?

1. በጁፓን : ብዙ : ዓይነት : የጊዜ : ማሳለፊያ : ቦታዎችና : ጨዋታዎች : አሉ ::

2. የወጣቶቹም : ፍላጎት : የተለያዩ : ነው ::

3. በተጨማሪ : የራሳቸው : ግለሥራዎች : አሏቸው ::

4. በእነዚህ : ሁሉ : መንገዶች : የእረፍት : ጊዜዎቻቸውን : ያሳልፋሉ ::

5. ወጣት : ሴቶች : ቴኒስ : ሜዳ : ዲስኮና : "ካራኦኬ" : ቦታዎች : ይሄዳሉ ::

6. "ካራኦኬ" : ከሚጫወታቸው : መሣሪያ : የሚወጣውን : መዘቃ : ተከትሎ : ምስሉን : እያየ : ሰዎች : በተራ : በድምፅ : የሚጫወትበት : ዘዴ : ነው ::

7. እንዲሁም : ኬክ : እየበሉና : ገይ : እየጠጡ : ተሰብስበው : ማውራት : ይወዳሉ ::

8. የልብስና : የጌጣጌጥ : መሸጫ : መደብሮችን : መጉብኘትም : ያዘወትራሉ ::

9. ወጣት : ወንዶች : የሚወዱት : ስፖርት : የ"ቤዝቦል"ና : የእግር : ኳስ : ጨዋታ : ነው ::

10. አሁን : ብዙ : ወጣቶች : በግል : የቪዲዮ : ክሮችን : ተከራይተው : ስለሚያዩ : ወደ : ሲኒማ : ቤት : መሄድ : አያዘወትሩም ::

11. በክረምት : ወሮች : ወጣቶች : በበረዶ : ላይ : ሸርተቴ : ይጫወታሉ::

12. በበጋ : ወሮች : ደግሞ : ጠሕር : ዳርቻዎች : ዋና : መዋኘት : የተለመደ : መዝናኛና : ጊዜ : ማሳለፊያ : ነው ::